



አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ

ADDIS NEGARI GAZETA

OF THE CITY GOVERNMENT OF ADDIS ABABA

አራተኛ ዓመት ቁጥር ፴፭
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳ ቀን ፳፻፱ ዓ.ም.

በአዲስ አበባ ከተማ
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

Fourth Year No. 35
ADDIS ABABA 9th of July, 2012

ማውጫ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

አዋጅ ቁጥር ፴፭/፳፻፱ ዓ.ም.
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

የአዲስ አበባ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና ፖለቲካዊ ረገድ ዕድገት ያስመዘገበ በመሆኑና ከሚመዘገበው ለውጥ ጋር አብሮ የሚሄድ የከተማው አስተዳደር የአስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላትን አደረጃጀት መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ፤

አገራዊ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካትና የከተማው አስተዳደር የሚያከናውኖታል ዘርፈ ጠዘ የልማት ሥራዎች ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በተለያዩ መስኮች የሚታዩ ክፍተቶችንና ችግሮችን መቅረፍ እንዲቻል አንዱ መፍትሄ የተቋማትን አደረጃጀት እንዲሁም ሥልጣንና ተግባራትን መወሰን በመሆኑ፤

ያንዱ ዋጋ
Unit price

CONTENTS

The Addis Ababa City Government Executive and Municipal Service Organs Re-establishment Proclamation

*Proclamation No. 35/2012
The Addis Ababa City Government Executive and Municipal Service Organs Re-establishment Proclamation*

WHEREAS, the Addis Ababa City is developing from time to time in the economic, political and social aspects and it is found necessary to create organizational structure of the executive and municipality services organs which is compatible to the level of development of the City;

WHEREAS, it is believed that one of the possible solutions to be successful in the national growth and transformation plan and to transform to better level the development activities of the City and alleviate the gaps and problems observed in the different sectors of the City Government is determining the organization as well the power and function thereof;

አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፳፻፱፭
Addis Negari Gazeta P.O.Box 2445

የከተማውን አስተዳደር አስፈጻሚና ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት አካላት የተቋቋሙበት አዋጅ ቁጥር 15/2001 በተደጋጋሚ የተሻሻለ በመሆኑና ለተገልጋዮች አመቺ እንዲሆን አንድ ወጥ በሆነ ህግ ማካተቱ ተገቢ በመሆኑ፤

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ ዓ.ም. (ንደተሻሻለ) አንቀጽ ፲፬/፩/ሀ/ መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ

፩ አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና ማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፴፭/፪ሺ፬» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪ ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ስነልሆን ድረስ፡-

- ፩ «ከተማ» ማለት የአዲስ አበባ ከተማ ነው፤
- ፪ «አስተዳደር» ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው፤
- ፫ «ቻርተር» ማለት የተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ ዓ.ም ነው፤
- ፬ «ከንቲባ» ማለት በቻርተሩ አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ አንቀጽ ፪/፫/ ንደተተረጎሙ አስተዳደሩን የሚመራ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ነው፤
- ፭ «ምክትል ከንቲባ» ማለት በቻርተሩ አንቀጽ ፳፪ የተመለከተው የከተማው አስተዳደር አስፈጻሚ ነው፤

WHEREAS, it is found proper to consolidate into a single proclamation both proclamation No. 15/2009, that established the executive and municipal organs of the City Government, and the amendments thereof with the view to create conducive condition for customers;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 14(1)(a) of the Addis Ababa City Government Revised Charter Proclamation No 361/2003 it is hereby proclaimed as follows: -

PART ONE
GENERAL

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Addis Ababa City Government Executive and Municipal Service Organs Re-establishment Proclamation No 35/2012”

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context demands otherwise:-

- 1. “City” means the Addis Ababa City;
- 2. “Government” means the Addis Ababa City Government;
- 3. “Charter” means the Addis Ababa City Government Revised Charter Proclamation No. 361/2003;
- 4. “Mayor” means the Chief Executive Officer of the City Government as stated under Article 2(3) of the Charter Proclamation No. 361/2003;
- 5. “Deputy Mayor” means the executive official of the City Government mentioned under Article 22 of the Charter;

፮ «ቢሮ» ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬/፩/ የተመለከተው የአስተዳደሩ አስፈጻሚ አካል ነው፤

፯ «ካቢኔ» ማለት በቻርተር አንቀጽ ፲/፩/ /ሐ/ የተመለከተውና በቻርተር አንቀጽ ፳፫ የተደነገጉት ስልጣንና ተግባሮች ያሉት የአስተዳደሩ የስልጣን አካል ነው፤

፰ «የከተማ ምክር ቤት» ማለት በቻርተር አንቀጽ ፲/፩/ሀ/ የተመለከተውና ስልጣንና ተግባሮቹ በአንቀጽ ፲፬ የተዘረዘሩት የአስተዳደሩ የስልጣን አካል ነው፤

፱ «ክፍለ ከተማ» ማለት በቻርተር አንቀጽ ፪(፭) የተመለከተው የከተማው ሁለተኛ ደረጃ የአስተዳደር ርክን ነው፤

፲ «የወረዳ አስተዳደር» ማለት የክፍለ ከተማ አካል የሆነ የከተማው ሶስተኛ ደረጃ የአስተዳደር ርክን ነው፤

፲፩ «የክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ የክፍለ ከተማ ሥራ አስኪያጅና የክፍለ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ» ማለት ንደቅደም ተከተላቸው በቻርተር አንቀጽ ፴፬ ስክ ፴፯ የተመለከቱት አካላት ናቸው።

፲፪ «የወረዳ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ የወረዳ ቋሚ ኮሚቴ የወረዳ ስራ አስኪያጅ» ማለት ንደቅደም ተከተላቸው በቻርተር አንቀጽ ፴፰(፪) የተመለከቱት የወረዳ አካላት ናቸው።

ክፍል ሁለት

ሰለ ካቢኔ አባላትና ሰለ ሌሎች አስፈጻሚ አካላት

ምዕራፍ አንድ

የካቢኔ አባላትና የሌሎች አስፈጻሚ አካላት መቋቋምና

አደረጃጀት

፫ የካቢኔ አባላት

- ፩ የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ አባላት የሚከተሉት ናቸው፡-
 - ሀ. ከንቲባው

- 6. “**Bureau**” means the executive organ of the Government mentioned under Article 4 (1) of this Proclamation;
- 7. “**Cabinet**” means organ of power of the City Government stated under Article 10(1)(c) of the Charter and whose powers and functions are stated under Article 23 of the Charter;
- 8. “**City Council**” means organ of power of the City Government mentioned under Article 10(1)(a) and 9whose powers and functions are stated under Article 14 of the Charter;
- 9. “**Sub-City**” means the second administrative stratum of the City mentioned under Article 2(5) of the Charter;
- 10. “**Wereda Administration**” means the third administrative stratum of the City, which is a unit of Sub-City;
- 11. “**Chief Executive of a Sub-City, Sub-City Manager, and Standing Committee of a Sub-City**” means organs mentioned in Articles 34 to 37 of the Charter respectively;
- 12. “**Chief Executive of Wereda, Standing Committee of Wereda, Wereda Manager**” means executive organs of Wereda mentioned under Article 38(2) of the Charter respectively.

Part Two

Cabinet Members and otherexecutive Organs

Chapter one

Establishment and Organization of Cabinet Members and Other Executive Organs

3. Cabinet Members

- 1 The Cabinet members of the City Government are the following:
 - a) the Mayor;

፬

ለ. ምክትል ከንቲባው

ሐ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬/፩/ የተቋቋሙትን ቢሮዎች የሚመሩ ላፊዎች፣ ና መ. ከንቲባው በአባልነት ንዲሳተፋ የሚመርጣቸው የአስተዳደሩ ሌሎች ባለሥልጣኖች።

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ሐ/ የተመለከተው ማንኛውም የቢሮ ላፊ በካቢኔው ስብሰባ ላይ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ ምክትሉ ወይም ከአንድ በላይ ምክትሎች ካሉ፣ በግልጽ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ምክትል በካቢኔው ስብሰባ በምትክ አባልነት ይሳተፋል።

፬ . የቢሮዎችና መሥሪያ ቤቶች መቋቋምና ተጠሪነት

፩ የሚከተሉት ቢሮዎች ለከንቲባው ተጠሪ በመሆን

ሀጋዊ ሰውነት ተሰጥቷቸው ንደገና ተቋቁመዋል፡-

- ፩ የአቅም ግንባ ቢሮ፣
- ፪ የትምህርት ቢሮ፣
- ፫ የንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ፣
- ፬ የኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ፣
- ፭ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ፣
- ፮ የጤና ቢሮ፣
- ፯ የፍትህ ቢሮ፣
- ፰ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ
- ፱ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ፣
- ፲ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ፣
- ፲፩ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ፣
- ፲፪ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣
- ፲፫ የኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ፣ እና
- ፲፬ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ

- b) the Deputy Mayor;
- c) the Heads of Bureaus established in accordance with Article 4(1) of this Proclamation; and
- d) Other officials of the Government selected by the Mayor to be members in the Cabinet.

2. Where the Bureau head mentioned in sub-article (1) (c) of this Article is unable to attend the Cabinet meeting, the deputy or where there are more than one deputies, the deputy specifically designated shall be a substitute member and attend the Cabinet meeting.

4. Establishment and Accountability of Bureaus and Offices

1. The following Bureaus that are accountable to the Mayor are re-established having a legal personality:

- 1. Bureau of Capacity Building;
- 2. Bureau of Education;
- 3. Bureau of Trade and Industry Development;
- 4. Bureau of Construction and Housing Development;
- 5. Bureau of Finance and Economic Development;
- 6. Bureau of Health;
- 7. Bureau of Justice;
- 8. Land Development and Management Bureau;
- 9. Road and Transport Bureau;
- 10. Bureau of Women, Children and Youth Affairs;
- 11. Bureau of Culture and Tourism;
- 12. Bureau of Labour and Social Affairs;
- 13. Bureau of Communication Affairs; and
- 14. Micro and Small Scale Enterprises Development Bureau;

፪. የሚከተሉት ሌሎች የአስተዳደሩ አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነቸው ለከንቲናው ሆነው ሕጋዊ ሰውነት ተሰጥቷቸው ንደገና ተቋቁመዋል፡-

- ሀ/ የከንቲና ጽህፈት ቤት፤
- ለ/ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን፤
- ሐ/ የከተማው ሥራ አስኪያጅ፤
- መ/ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኤጀንሲ፤
- ሠ/ የገቢዎች ባለሥልጣን፤ እና
- ረ) የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን፡፡

፭ የሌሎች አስፈጻሚ አካላትና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ንደገና መቋቋም

በሌሎች አግባብነት ባላቸው ህጎች የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት የአስተዳደሩ አስፈጻሚ አካላትና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሕጋዊ ሰውነት በማግኘት ንደገና ተቋቁመዋል፡-

- ፩ የሲቪል ሰርቪስ ኤጀንሲ፤
- ፪ የሥራ አመራር ኢንስቲትዩት፤
- ፫ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ፤
- ፬ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ፤
- ፭ የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት፤
- ፮ የመንግስት ግንባታዎች ኤጀንሲ፤
- ፯ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለሥልጣን፤
- ፰ የህብረተሰብ ተሳትፎ ልማት ኤጀንሲ፤
- ፱ የ ንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ፤
- ፲ ጀኔራል ዊንግት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ፤
- ፲፩ የአዲስ አበባ ተግባረ ዕድ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ፤
- ፲፪ ንፋስ ስልክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ፤
- ፲፫ ምስራቅ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ፤
- ፲፬ የሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከል፤
- ፲፭ አቃቂ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ፤

- 2. The following other executive organs of the Government that are accountable to the Mayor are re-established having a legal personality:
 - a) Office of the Mayor;
 - b) Environmental Protection Authority;
 - c) The City Manager;
 - d) Technical and Vocational Education and Training Agency;
 - e) The Revenue Authority; and
 - f) Addis Ababa City Sport Commission.

5.Re-establishment of Other Executive Organs and Higher Education Institutions

Notwithstanding the provisions of other relevant laws, the following executive organs and higher education institutions of the Government are re-established being legal persons:

- 1. Civil Service Agency;
- 2. Urban Management Institute;
- 3. Information Communication Technology Development Agency;
- 4. Housing Development and Management Agency
- 5. Housing Construction Project Office
- 6. Government Construction Agency
- 7. Construction Industry Development and Regulatory Authority
- 8. Public Participation Development Agency
- 9. Entoto polytechnic College;
- 10. General Winget Polytechnic College;
- 11. Addis Ababa Tegbareid Polytechnic College;
- 12. Nefas Silk Polytechnic College;
- 13. Misrak Polytechnic College;
- 14. Occupational Competency Assessment and Certification Centre;
- 15. Akaki Technical and Vocational College;

- ፲፮ የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ፤
- ፲፯ ኮተቤ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፤
- ፲፰ ኤች አይ. ቪ. ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት፤
- ፲፱ ራስ ደስ ዳምጠው መ ሰቢያ ሆስፒታል፤
- ፳ ዳግማዊ ሚኒሊክ ሆስፒታል፤
- ፳፩ ጋንዲ መ ሰቢያ ሆስፒታል፤
- ፳፪ ዘወዲቱ መ ሰቢያ ሆስፒታል፤
- ፳፫ ዳግማዊ ሚኒሊክ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ፤
- ፳፬ ከነማ ፋርማሲዎች ድርጅት፤
- ፳፭ ጥሩነሽ ቤይጂንግ አጠቃላይ ሆስፒታል፤
- ፳፮ የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት፤
- ፳፯ የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ጽህፈት ቤት፤
- ፳፰ ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ፤
- ፳፱ የሲኒማ ቤቶች አስተዳደር፤
- ፴ የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን፤
- ፴፩ የመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ኤጀንሲ፤
- ፴፪ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤት፤
- ፴፫ የከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት፤
- ፴፬ የመሬት መረጃና ቴክኖሎጂ ማዕከል፤
- ፴፭ የተቀናጀ የመሬት መረጃ ሥርዓት ዝርጋታ ፕሮጀክት ማስተባበርያ ጽህፈት ቤት፤
- ፴፮ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ፤
- ፴፯ የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት፤ እና
- ፴፰ የምር ማነት ማሻሻያ ማዕከል።

፮. **የሌሎች አስፈጻሚ አካላትና ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተጠሪነት**
 የአስፈጻሚ አካላትና የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተጠሪነት ንደሚከተለው ይሆናል፡-
 ሀ - በአንቀጽ (፭) ንዑስ አንቀጽ ፩ - ፫ የተመለከቱት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለአቅም ግንባ ቢሮ፤

- 16. Investment Agency;
- 17. Kotebe Primary Level Hospital;
- 18. Office for Control and Prevention of HIV/AIDS;
- 19. Ras Desta Damtew Memorial Hospital;
- 20. Menelik II Hspital;
- 21. Ghandi Memorial Hospital;
- 22. Zewditu Memorial Hospital ;
- 23. Menelik II Health Science College;
- 24. Kenema Pharmacies Enterprise;
- 25. Tirunesh Beijing General Hospital
- 26. Office of Code Enforcement Service;
- 27. Office of the Judicial Administration Council of Social Courts;
- 28. Kotobe College of Teachers Education;
- 29. Cinema Halls Administration
- 30. Building Permit and Control Authority;
- 31. Land Development and City Renewal Agency;
- 32. Land Bank and Transfer Office;
- 33. Urban Plan Institute;
- 34. Land Information and Technology Centre;
- 35. Integrated Land Information Installation Coordination Office;
- 36. Immovable Property Registration and Information Agency;
- 37. Title Administration Transitional Period Service Project Office; and
- 38. Productivity Improvement Centre.

6. Accountability of Other Executive Organs and Higher Education and Training Institutions

The accountability of other executive organs and higher education institutions shall be as follows:

- a. The executive organs mentioned under Sub-articles (1) to (3) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Capacity Building;

ለ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፬ - ፭ የተመለከቱት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ፤

ሐ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፱ - ፲፭ የተመለከቱት ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ተጠሪነት ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ፤

መ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፲፮ የተመለከተው አስፈጻሚ አካል ተጠሪነት ለንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ፤

ሠ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፲፯ - ፳፭ የተመለከቱት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለጤና ቢሮ፤

ረ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፳፮ - ፳፯ የተመለከቱት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለፍትህ ቢሮ፤

ሰ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፳፰ የተመለከተው ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ተጠሪነት ለትምህርት ቢሮ፤

ሸ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፳፱ የተመለከተው ተጠሪነት ለባህልና ቱሪዝም ቢሮ፤

ቀ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፴ - ፴፯ የተመለከቱት አስፈጻሚ አካላት ተጠሪነት ለመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ፤

በ. በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ ፴፰ የተመለከተው አስፈጻሚ አካል ተጠሪነት ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ይሆናል።

፯. የቢሮዎችና የሌሎች አስፈጻሚ አካላት አደረጃጀትና ከክፍለ ከተማ ጋር ያላቸው ተዋረዳዊ ግንኙነት

፩ የ ያንዳንዱ ቢሮ ወይም ሌላ አስፈጻሚ አካል ላፊ፣ ንደአስፈላጊነቱ ምክትል ላፊዎች፣ ሌሎች አግባብ ያላቸው የሥራ ክፍሎችና ለሥራው የሚያስፈልጉ ሠራተኞች የሚኖረው ሆኖ ይደራጃል፤

b. The executive organs mentioned under sub-article (4) to (8) of Article 5 shall be accountable to the Construction and Housing Development Bureau;

c. The executive organs mentioned under Sub-article (9) to (15) of Article 5 shall be accountable to the Technical and Vocational Education and Training Agency;

d. The executive organ mentioned under Sub-Article (16) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Trade and Industry Development;

e. The executive organs mentioned under sub-article (17) to (25) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Health;

f. The executive organs mentioned under sub-article (26) to (27) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Justice;

g. The higher education institution mentioned under Sub-Article (28) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Education;

h. The organ mentioned under sub-article (29) of Article 5 shall be accountable to the Bureau of Culture and Tourism;

i. The executive organs mentioned under sub-article (30) to (37) of Article 5 shall be accountable to the Land Development and Management Bureau;

j. The executive organ mentioned under sub-article (38) of Article 5 shall be accountable to the Micro and Small Scale Enterprises Development Bureau.

7. Organization of Bureaus and Other Executive Organs and Vertical Relation with Sub-City

1. Each Bureau or other executive organ shall have a Head, Deputy Head/s as may be necessary and the required units and staff;

፪. የቢሮ ምክትል ላሬ ንደአስፈላጊነቱ በቢሮው ሥር ካሉት አንዱን የሥራ ሂደት በባለቤትነት ይመራል፤

፫. ቢሮዎች ከሚያስተባብሯቸውና ከሚመሯቸው አስፈጻሚ አካላት ወይም ከሌሎች አስፈጻሚ አካላት ጋር ንደ ህግ፣ ፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር፣ የሰው ይል አስተዳደር ያሉ ደጋፊ ሥራ ሂደት አገልግሎቶች በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ዝርዝሩ የከተማው ካቢኔ በሚያፀድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት በከንቲባው በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል፤

፬ የየክፍለ ከተማው ጽህፈት ቤት ወይም የሌላ አስፈጻሚ የስራ ክፍል በቻርተርና በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ተጠሪነቱ ንደተጠበቀ ሆኖ ያንዳንዱ ቢሮ ወይም አስፈጻሚ አካል በ ቅድ ዝግጅት፣ በ ቅድ ክንዋኔ ክትትልና ግምገማ፣ በአቅም ግንባ ፣ እንደአግባቡ በውስጥ ዝውውርና በደረጃ ድገት የሰራተኛ አመዳደብና በሌሎች ቴክኒካዊና ሙያዊ ጉዳዮች በየክፍለ ከተማው በተዋረድ በስራው መስክ ከተደራጀው ጽህፈት ቤት ወይም ሌላ የስራ ክፍል ጋር ቀጥተኛና መደበኛ ግንኙነት በማድረግ ይሰራል።

፭. የቢሮዎች፣ የሌሎች አስፈጻሚ አካላትና ክፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት የበላይ ላሬዎች ተጠሪነትና ላሬነት

፩. ያንዳንዱ የቢሮ ላሬ የሚመራውን ቢሮ ለሚመለከቱ ሥራዎች፣ ኘሮግራሞችና ሕጎች አፈጻጸም ተጠሪነቱ ለከንቲባው ሆኖ፤

ሀ. ቢሮውን የመምራትና የመወከል ላሬነት ይኖረዋል፤

ለ. የቢሮውን ሥልጣንና ተግባር ሥራ ላይ የማዋል ላሬነት ይኖረዋል፤

ሐ. ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለሥራ ቅልጥፍናና ውጤ ማነት አስፈላጊ በሆነ መጠን ለበ ች ላሬዎች በውክልና መስጠት ይችላል፤

2. A Deputy Head of Bureau shall, as may be necessary, coordinate one core process, being process owner, among those within the Bureau;
3. Bureaus, executive organs coordinated by Bureaus and other executive organs may share support services such as legal, finance, purchase and property administration and human resource management; the details shall be determined by the directives of the Mayor based on the organizational structure approved by the Cabinet;
4. Without prejudice to accountability of the Sub-City executive offices or other executive units to the Chief Executive of the Sub-City in accordance with the provisions of the Charter and this Proclamation, each Bureau or executive organ shall operate by establishing regular and direct relationship with the structure in each Sub-City on matters of planning, performance evaluation and follow-up, capacity building, internal staff transfer and promotion, placement of employees and other technical and professional issues, as may be proper.

8. Accountability and Responsibilities of Head of Bureaus, Other Executive Organs and Higher Education and Training Institutions

1. Each Bureau Head shall be accountable to the Mayor for the activities, programs and implementation of laws in the Bureau he/she directs and he/she:
 - a) shall direct and represent the Bureau;
 - b) shall have the responsibility to execute the powers and functions of the Bureau;
 - c) may delegate parts of his powers and functions to the lower officials to the extent it is necessary for the efficiency and effectiveness of the operation.

፱

- ፪. የሌላ አስፈጻሚ አካል ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም ላይ የሚመራውን አስፈጻሚ አካል ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም ለሚመለከቱ ሥራዎች፣ ኘሮግራሞችና ሕጎች አፈጻጸም ተጠሪነቱ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ለተመለከተው ቢሮ ወይም የስልጣን አካል ሆኖ፣ የሚመራውን አስፈጻሚ አካል ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም በተመለከተ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩)(ሀ-ሐ) የተመለከቱት ላፊነቶች ይኖሩ ል፤
- ፫. የቢሮ ወይም የሌላ አስፈጻሚ አካል ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም ላይ በማይኖርበት ወይም የመሥራት ችሎ ውን ባጣ ጊዜ ምክትል ላይው ተክቶት ይሠራል። ንደዚሁም በመደበኛ ሁኔ ደግሞ ምክትል ሀላፊው በመዋቅራዊ የሥራ ዝርዝር በተመለከተው መሠረት የ ላይው የቅርብ ረዳት ሆኖ ይሠራል፤
- ፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አስከ (፫) ና በህግ በሌላ ሁኔ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የ ላይዎችና የምክትል ላይዎች የሥራ ሁኔ በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

ምዕራፍ ሁለት

የቢሮዎችና የሚያስተባብሯቸው ሌሎች አስፈጻሚ አካላት ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ሥልጣንና

ተግባር

ዘርፍ አንድ

ሁሉም አካላት ስለሚኖራቸው ሥልጣንና ተግባር

፱. የወል ሥልጣንና ተግባር

ያንዳንዱ ቢሮ ወይም ሌላ አስፈጻሚ አካል ወይም ከፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም በሥራው መስክ፤

- ፩. ከፌዴራል መንግሥት ፖሊሲና ሕግ ጋር የሚጣጣም የአስተዳደሩን ፖሊሲና ሕግ ያመነጫል፤ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

- 2. The Head of other executive organ or higher education and training institution shall be accountable to the Bureau or organ of power mentioned under Article 5 of this Proclamation for the activities, programs and implementation of laws in the executive body or higher education and training institution he directs and shall have the responsibilities stated under sub-article (1)(a-c) of this Article;
- 3. The Deputy Head of Bureau or other Executive Organ or Higher Education and Training Institution shall act in the absence or incapacity of the concerned Head. Besides in the ordinary course of things, the Deputy Head shall be the close assistant of the Head as indicated in the structural job description;
- 4. Without prejudice to the provisions stated in sub-articles (1–3) of this Article and other laws, conditions of work for Heads and Deputy Heads shall be determined by the regulations the City Cabinet issues.

Chapter Two

Powers and Functions of the Bureaus and Other Executive Organs Coordinated by the Bureaus or Higher Education and Training Institutions

Section One

Common Powers and Functions

9. Common Powers and Functions

Each Bureau or other executive organ or higher education and training institution in its field of activity shall have the powers and functions to:

- 1. initiate policies and laws of the Government consistent with the laws and policies of the Federal Government; prepare plans and budget and implement same upon approval;

- ፪. በፌዴራል መንግሥትና በአስተዳደሩ የወጡ ፖሊሲዎችና ሕጎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤ መመሪያዎችን ያወጣል፤
- ፫. ንደአስፈላጊነቱ ምርምርና ጥናት ያከናውናል፤ ስ ትስቲካዊ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያቀናበራል፤ ለሚመለከ ችው ያሰራጫል፤
- ፬. ሠራተኞቹን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብ ል፤
- ፭. በጀትና ንብረት በአስተዳደሩ የፋይናንስ አስተዳደር ና የግዥና ንብረት አስተዳደር ሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤ በሕግ መሠረት የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባል፤
- ፮. የአቅም ግንባ ሥራዎችን ያከናውናል፤ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግግራምን ያስፈጽማል፤
- ፯. አግባብ ካላቸው አካላትና የከተማው ነዋሪዎች ጋር በአጋርነት ለመሥራት የሚያስችሉ ስልቶች በመቀየስ ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፰. ስለ ሥራ አፈጻጸሙ በየወቅቱ ተጠሪ ለሆነበት አካል ሪፖርት ያቀርባል፤
- ፱ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ በህግ መሠረት ንብረት ያስወግዳል፤
- ፲ በስሙ ውል መዋዋል፤ መክሰስ ወይም መከሰስ ይችላል፤
- ፲፩ በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጎች የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በስራ ላይ ያውላል።

ዘርፍ ሁለት

፲ የከንቲባ ጽህፈት ቤት ሥልጣንና ተግባር

ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

- ፩ የከንቲባውን ጽህፈት ቤት በበላይነት ያደራጃል፤ ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
- ፪ ሰነድ ስብሰባ የሚቀርቡ አጀንዳዎችን አስፈላጊነት አይቶ ወሳኔ ንዲያገኙ ያደርጋል፤ የካቢኔ ስብሰባ ቃለ-ጉባዔዎች፣ ወሳኔዎችና ሰነዶች በሚገባ ተመዝግበው ንዲጠበቁ ያደርጋል፤

- 2. ensure the enforcement of policies and laws of the Federal and the City Governments; issue directives;
- 3. undertake studies and researches as may be necessary, collect and organize statistical data and distribute to concerned parties;
- 4. employ, administer and terminate the employment relationship with the employees in accordance with appropriate law;
- 5. administer its budget and properties in accordance with the financial and procurement and property administration laws; and collect service fees in accordance with law;
- 6. perform activities of capacity building and implement the Civil Service Reform Program;
- 7. design strategies that enable it to work in partnership with the appropriate organs and residents and implement same;
- 8. submit periodical reports to the organ it is accountable;
- 9. own property and dispose property as per law;
- 10. enter into contract, sue or be sued in its own name;
- 11. exercise powers and functions vested in it by this Proclamation and other laws.

Section Two

10. Powers and Functions of Office of the Mayor

The Office shall have the following powers and functions:-

- 1. superiorly organize, direct and administer Office of the Mayor;
- 2. cause decision be made on the importance of agenda items to be presented to the Cabinet; cause the minutes, decisions and documents of Cabinet meetings properly recorded and kept;

- ፫ የከንቲባውንና የጽሕፈት ቤቱን ንቅስቃሴ የሚመለከቱ መረጃዎችን በድረ-ገጽና ሌሎች መንገዶች በማሰራጨት የሕብረተሰቡን ተሳትፎ ያረጋግጣል፤ የተለያዩ የማስተዋወቂያ መንገዶችን በማዘጋጀት የከተማውን መልካም ገጽ ይገነባል፤
- ፬ ከሌሎች የወጭ ሀገር ከተሞች፣ መንግሥ ዊና መንግሥ ዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ ጉዳዮች የወጭ ግንኙነት ሥራዎችን ያከናውናል፤
- ፭ በመንግሥት በጀት የማይሸፈኑ ተግባሮችን ለማከናወን ወይም ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍትሔ ት በከንቲባው ፈቃድ የከንቲባውን ስም በመጠቀም የልማት ፈንድ ያቋቁማል፤
- ፮ ለከተማው አስተዳደር ባለሥልጣናት የፕሮቶኮል አገልግሎት ይሰጣል፤ የወጭ አገር ጉዞ ያመቻቻል፤
- ፯ በከንቲባው የሚሾሙ ወይም የሚሸለሙ ዕጩዎችን የሹመትና የሽልማት ደብዳቤ ያዘጋጃል፤ የሹመት ወይም የሽልማት ሂደቱን ያስፈጽማል፤
- ፰ የከተማውን የፀጥ ሁኔ በተመለከተ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያደራጃል፤ ለከንቲባው ያቀርባል፤
- ፱ የከተማው አስፈጻሚ አካላትን ዕቅድ ና የዕቅዱን አፈጻጸም ይከተላል፤ ይገመግማል፤ ግብረ-መልስ ይሰጣል፤ ወቅት ዊ መረጃ ለከንቲባው ያቀርባል፤
- ፲ የከተማውን ቁልፍና አበይት ሥራዎች ዓመ ዊ ዕቅድ አዘጋጅቶ ለከንቲባው ያቀርባል፤ የልማት ፖሊሲዎች ሥራ ላይ ንዲወሎ ሀሳብ ያቀርባል፤
- ፲፩ በከንቲባው ሲታዘዝ የከተማውን ብረተሰብ አቤቱ ና ቅሬ ተቀብሎ ምላሽ ይሰጣል፤
- ፲፪ የሠላማዊ ሠልፍ ጥያቄን ያስተናግዳል፤
- ፲፫ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬(፪) ድንጋጌ መሠረት ተጠሪነ ችወ ለከንቲባው የሆኑ ጽህፈት ቤቶችን ከከንቲባው በሚሰጥ ወክልና መሠረት ያስተባብራል፤
- ፲፬ ካቢኔ ጉዳዮችን በበላይነት ይመራል፡፡

- 3. ensure participation of the public by disseminating, using website and other means, information about activities of the Mayor and the office; build image of the City using different tools of promotion;
- 4. perform foreign relation activities on common agenda in cooperation with foreign cities, governmental and non-governmental organizations;
- 5. establish development fund, up on permission of the Mayor, using name of the Mayor to perform functions that would not be covered by government budget or to alleviate social problems;
- 6. provide protocol service and facilitate foreign travel for officials of the City Government;
- 7. prepare letter of appointment or award to candidates to be appointed or awarded by the Mayor; cause the award or appointment process executed;
- 8. gather, organize and submit to the Mayor information regarding the security condition of the City;
- 9. follow up, evaluate, and give feedback on the plan and performance of plan of the executive organs of the City; submit timely information to the Mayor;
- 10. submit to the Mayor annual plan of the key and major activities of the City; submit idea for the implementation of development policies;
- 11. accept and give response to the complaints and grievances of the public up on order of the Mayor;
- 12. handle request for peaceful demonstration;
- 13. corrdinate, based on delegation of the Mayor, offices accountable to the Mayor in accordance with the provisions of Article 4(2) of this Proclamation.
- 14. Superiorly direct cabinet affairs.

ዘርፍ ሦስት

፲፩ የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን

ባለሥልጣኑ ተጠሪነቱ ለከንቲባው ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤

፩. በፌዴራል የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን የሚወጡ ደረጃዎችን በመከተል የከተማውን የአካባቢ ጥበቃ ደረጃዎች ያዘጋጃል፤ አካባቢ ንዳይበክል የመከላከያ ስልት ይቀይሳል፤ አግባብ ያላቸውን አካላት ከአካባቢ ጥበቃ አንጻር ያስተባብራል፤

፪. የአካባቢ ጥበቃና የተፈጥሮ ሃብት የዘለቁ አጠቃቀም ንዲኖርና ንዳይባክን ተገቢ ቅስቀሳ ያደርጋል፤ ስለ አካባቢ ጥበቃ በመገናኛ ብዙሃን ትምህርት ይሰጣል፤

፫. የኢንዱስትሪ ዝቃጭ፣ ተረፈ ምርትና ቆሻሻ በሕግ መሠረት መወገዱን ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፬. የአካባቢ ጥበቃ ሕጎችን መሠረት በማድረግ የማምረቻና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት የብክለት መከላከል የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤

፭. የክርስ ምድር ውሃ ቁፋሮና የካባ ማምረት ሥራ ለሚያካሂዱ የሙያ ፈቃድ ይሰጣል፤ ቁጥጥር ያደርጋል፤

፮. ከሚመለከቱ ችግሮች አካላት ጋር በመመካከር የአካባቢ ጥበቃ ሥልጣኑን አዘጋጅቶ ያቀርባል፤ ሲፀድቁም ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

፯. የተለያዩ ዕፅዋት የሚተክሉበትን ቦ ና የሚሰጡትን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊና አካባቢያዊ ጠቀሜ በማጥናት ተግባራዊ ንዲሆኑ ያደርጋል፤ በከተማው መሪ ኘላን ለመናፈሻ፣ ለደን፣ ለወንዝ ዳርቻና ለሌላ አረንጓዴ ቦ ልማት በተከለሉ ቦ ዎች ላይ የሚተክሉትን ዕፅዋት አይነት በሚመለከት ያማክራል፤ ያስተዋወቃል፤

Section Three

11. Environmental Protection Authority

The Authority, being accountable to the Mayor, shall have the following powers and functions:

1. prepare the City's environmental protection standards in accordance with the standards prepared by the Federal Environmental Protection Authority; design strategies to protect the environment from pollutions; coordinate stakeholders with regards to environmental protection;
2. cause the due propagation of environmental protection and the sustainable and non-abuse use of natural resources; aware the public about environmental protection through mass media;
3. follow up and control that the disposition of industrial residue, by-products and waste are in accordance with the law;
4. issue in accordance with the environmental laws certificate of competence of pollution prevention for production and service rendering institutions;
5. issue professional license and supervise those engaged in the drilling of underground water and quarries;
6. in consultation with the concerned bodies, prepare and submit strategies of environmental protection; ensure implementation of same upon approval;
7. study the site and economic, social, cultural and environmental benefits of various plant species and implement same; determine the plant type and quantity to be planted on areas designated for recreational parks, forest, beaches and other green areas in accordance with the master plan of the City;

፳ በከተማው ውስጥ የበለጠ ውጤ ማ በመሆናቸው መልማት ያለባቸው የውጭና አገር በቀል የዕዕዋት ዝርያዎችን በማጥናት የሚለሙበትን አግባብ ያስተዋወቃል፤ በከተማው ውስጥ ያልተሞከሩና የማይ ወቁ የዕዕዋት ዝርያዎች ከውጭ አገር አምጥተው በከተማው ክልል ውስጥ ማልማት ለሚፈልጉ ሰዎች ፈቃድ ይሰጣል፤

፱ በከተማው መሪ ንላን ለአረንጓዴ ቦ ልማት በተከለሉ የደንና የወንዝ ዳርቻ ቦ ዎች ላይ ደን ንዲለማና የአፈርና ውሀ ጥበቃ ሥራዎች ንዲክናውኑ ያደርጋል፤ የሚመለከ ችውን አካላትና የከተማውን ነዋሪዎች በማስተባበር የደን ቦ ዎችና የወንዝ ዳርቻዎች በተመረጡ የዕዕዋት ዝርያዎች የሚለሙበትን ስልት ይቀይሳል፤ አስፈላጊውን ገዛ ያደርጋል፤

፲ በአስተዳደሩ ይዞ ስር የሚገኙ ጥብቅ ደኖች በሥርዓት መጠበቃቸውን ያረጋግጣል፤ መቆረጥ ለሚገባቸው ፈቃድ ይሰጣል፤ በሥርዓት መቆረጣቸውንም ይቆጣጠራል፤ ተክ ይነት ያለው የሙያ ድጋፍና የግንዛቤ ማሳደጊያ ትምህርት ይሰጣል፤ ለደንና ለወንዝ ዳርቻ ሥፍራነት መዋል የሚገባቸው ተጨማሪ ቦ ዎችን በማጥናት ያቀርባል፤ ሲወሰንም ንዲለሙ ያደርጋል፤

፲፩ የደን ቦ ዎች፣ የወንዝ ዳርቻዎች፣ የጋራ መገልገያ አረንጓዴ ቦታዎች ለታለመላቸው ዓላማ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ የሚወለዱበትንም ስልት ያስተዋወቃል፤ ያማክራል፤

፲፪ በመንግስትም ሆነ በግል የይዞ ክልል የለሙ ዛፎችን ለመቁረጥ ሲፈለግ ፈቃድ ይሰጣል፤ ከባለስልጣኑ ዕውቅናና ፈቃድ ውጭ ንዳይቆረጡ ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡

ዘርፍ አራት

፲፮ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኤጀንሲ
፩ ኤጀንሲው ተጠሪነቱ ለከተማው ከንቲባ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፲፩/፪ሺ፩ የተደነገጉ ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡፡

8. study and promote the plantation site for plants of local and foreign origin proved to be more effective; give license to persons who want to import and grow plant species not known and tried in the City;
9. cause the undertaking of forest development and soil conservation activities on forest areas and beaches designated as green areas in accordance with the master plan of the City; in collaboration with concerned organs and residents of the City, design strategy and give support for growing selected species of trees on same;
10. ensure that reserved forest areas under the holding of the City Government are properly preserved; give professional support and awareness education on continued basis; study and present additional sites that can be used as beach and forest areas; initiate the development thereof;
11. follow up and control that forest areas, beaches, green areas for public use are serving the purpose sought; promote and advise on techniques by which they serve same;
12. give permit for cutting of trees grown on private or Government holdings; follow up and supervise to protect the cutting of trees without the knowledge and permit of the Authority.

Section Four

12. **Technical and Vocational Education and Training Agency**
 1. The Agency, being accountable to the Mayor, shall have powers and functions provided by Proclamation No. 11/2009 of the Addis Ababa City.

፪ የ ንጦጦ፣ የጀኔራል ዊንጌት፣ የአዲስ አበባ ተግባረዕድ፣ የንፋስ ስልክ፣ የምሥራቅ፣ የአቃቂ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ተጠሪነት ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኤጀንሲ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጆች ንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፪/፪ሺ፩ የተደነገገው ስልጣንና ተግባር፣ ንዲሁም አደረጃጀትና አሰራር ይኖራቸዋል።

ዘርፍ አምስት

፲፫ የገቢዎች ባለሥልጣን

፩ የከተማውን ገቢዎች ባለሥልጣንን ተግባራት በሙሉ ወይም በከፊል የከተማው አስተዳደር አግባብነት ላለው የፌዴራል መንግሥት አካል በወክልና መስጠት ይችላል፤

፪ ባለሥልጣኑ ተጠሪነቱ ለከንቲባው ሆኖ ሚክተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ የገቢ አወሳሰንና የገቢ ሂሳብ አያያዝ በተሳለጠና ብቃት ባለው መልኩ ለማከናወን የሚያስችሉ የአሠራር ዘዴዎችን ይቀይሳል፤ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤

ለ አዳዲስ የገቢ ምንጮችን እያጠና በማቅረብ በሚፈቀደውም መሠረት በሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፤

ሐ ግብር ከፋዮችን ለይቶ ለማወቅና ለመመዘገብ የሚያስችሉ አሠራሮችን ተግባራዊ ያደርጋል፤ በከተማው የሚሰበሰቡ ገቢዎችን ይወስናል፤ የግብር ውሳኔዎችን ለግብር ከፋዮች በጽሑፍ ያስ ወቃል፤ ይሰበስባል፤

መ በከተማ፣ በክፍለ ከተማዎችና በወረዳዎች የተሰበሰቡ ገቢዎች በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚተዳደር የከተማ አስተዳደሩ ግምጃ ቤት በወቅቱ ፈሰስ መደረጋቸውን ያረጋግጣል፤

2. The Entoto, General Winget, Addis Ababa Tegbareid, Nefas Silk, Misrak, and Akaki Technical and Vocational Education and Training Colleges shall be accountable to the Technical and Vocational Education and Training Agency; they shall have the powers and functions, the organizational structure and procedures provided by the Addis Ababa City Technical and Vocational Education and Training Colleges Re-establishment Proclamation No 12/2009.

Section Five

13. Revenue Authority

1. The City Government may delegate the powers and functions of the Authority fully or partially to the appropriate Federal Government body;

2. The Authority, being accountable to the Mayor, shall have the following powers and functions:-

a. set up systems for efficient and effective determination of revenue and keeping of revenue books of account, follow up implementation of same.

b. undertake studies and recommend new sources of revenue and follow up the implementation of same upon approval;

c. implement mechanisms for identification and registration of tax payers; assess the revenues collected in the City; notify to the tax payers the assessment of taxes in writing and collect same;

d. ensure the duly deposition of revenues collected by the City, Sub-Cities and Weredas in the treasury of the City Government administered by the Finance and Economic Development Bureau;

ሆ ግብር ከፋዮች ሕጎችን አውቀው መብትና ግዴታቸውን ንዲወጡ ይቀሰቅሳል፤ ግብር የመክፈል ግዴታቸውን በሕግ መሠረት መወጣቸውን ያረጋግጣል፤

ረ የገቢ ግብር ዕዳ ስረዛ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለካቢኔ አቅርቦ ያሰርዛል፡፡

ዘርፍ ስድስት

፲፬. የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን

ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለከተማው ከንቲባ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩ የአራት ኪሎ፣ የራስ ይሉና፣ የጃንሜዳ ስፖርት ትምህርትና ሥልጠና ማዕከላትን ንዲሁም የአበበ ቢቂላን ስ ዲያም በበላይነት ያስተዳድራል፤ የሚመሩባቸውን የአሠራር መመሪያዎች በማውጣት ተግባራዊ ያደርጋል፤ የሰው ይል መዋቅር አጥንቶ ሲፈቀድ ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፪ የከተማው ነዋሪ በስፖርት ለሁሉምና በባህላዊ ስፖርት ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤
- ፫ በከተማው በስፖርት የሠለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይሰራል፤
- ፬ በከተማው አስተዳደር ክልል የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎችንና የስፖርት ማበልፀጊያ ማዕከላት እንዲስፋፉ ያደርጋል፤
- ፭ በከተማው አስተዳደር ለስፖርት ተግባራት የሚውሉ የስፖርት ትጥቆችና መሳሪያዎች አቅርቦት የሚሟላበትን ሁኔታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ያመቻቻል፤
- ፮ በፌዴራል መንግሥቱ የሚመለከተው አካል በሚወሰነው መሠረት የስፖርት ህክምና አገልግሎት መደራጀቱን፣ በስፖርት አበረታች መድሃኒቶችና ዕዎች መጠቀምን ለመከላከል የሚያስችል ሥርዓት መዘርጋቱን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤

e. propagate with a view to creating awareness among the tax payers in order that they may fulfill their obligation; ensure that they have fulfilled their obligation of paying taxes in accordance with the law;

f. where a need arises thereof, submit to the Cabinet for cancellation of debt of income tax.

Section Six

14. Addis Ababa Sport Commission

The Commission, being accountable to the Mayor, shall have the following powers and functions:-

- 1. superiorly administer the Arat Kilo, Ras Hailu, Jan Meda sport Education and Training Centers and Abebe Bikila Stadium; issue directives on working procedures and implement the same; implement upon approval their human resource structure;
- 2. facilitate conditions whereby the residents of the City participate in and benefit from sport for all and traditional sports;
- 3. work with the concerned bodies to produce trained manpower in the field of sport within the City;
- 4. cause the expansion of sport facilities and centers within the boundary of the City Government;
- 5. facilitate the supply of adequate sportswear and equipment used for sports activities within the City Government in cooperation with the concerned bodies;
- 6. ensure and follow up the organization of sport medical facilities in accordance with the decision of the concerned Federal Government body; and the adoption of systems for controlling doping practices;

- ፮ በፌዴራል መንግሥቱ የሚመለከተው አካል የሚወጣው እንደተጠበቀ ሆኖ በከተማው አስተዳደር የስፖርት ማህበራት ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ መመሪያ ያወጣል፤
- ፯ በከተማው አስተዳደር የሚቋቋሙ የስፖርት ማህበራትን ይመዘግባል፤ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤
- ፱ በከተማው ደረጃ የስፖርት ልማት ፈንድ የሚቋቋምበትን ስልት ይቀይሳል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፲ በከተማው ውስጥ የስፖርት ውድድሮች ሲዘጋጁና ሲካሄዱ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፤ ከሌሎች እህት ከተሞች ጋር ስፖርትን በሚመለከት ውድድር፣ የልምድ ልወወጥና ትብብር ያደርጋል፤
- ፲፩ የስፖርት ትምህርት፣ ሥልጠናና የምርምር ተቋሞች የሚቋቋሙበትን ስልት በመቀየስ በሚመለከተው አካል ሲጸድቅ ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፲፪ በሳይንሳዊ ጥናት ላይ የተመሠረቱ የአካል ብቃት ማሰልጠኛ ዘዴዎች በማዘጋጀት ስፖርተኞች፣ አሰልጣኞች፣ የስፖርት ዳኞችና የመሳሰሉት እንዲሰለጥኑ ያደርጋል፤
- ፲፫ ከሚመለከታቸው የአስተዳደሩና የፌዴራል አካላት ጋር በመተባበር የከተማውን ነዋሪዎች የስፖርት ተሳትፎ ለማጎልበት በጋራ ያቅዳል፤ የአስተዳደሩን የስፖርት ውድድሮች ያዘጋጃል፤ ይመራል፤ በተለይም ከአስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር የትምህርት ቤቶች የስፖርት ውድድር እንዲስፋፋና እንዲጠናከር ያደርጋል፤
- ፲፬ በአገር አቀፍ ፖሊሲና በሕግ መሠረት የስፖርት ማህበራትንና የስፖርት ክለቦችን ይመዘግባል፤ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ የስፖርት ማህበራት በስፖርት ዋና ጉዳዮች ሥራዎች ንዲሳተፉ ያበረ ል፤
- ፲፭ በከተማው ውስጥ የስፖርት ማህበራትና ክለቦች ስለሚቋቋሙበትና ስለስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራ አጠቃቀምና አሰራር መመሪያ ያወጣል፤

- 7. without prejudice to that issued by the concerned body of the Federal Government, issue directives governing the establishment of sports associations;
- 8. register and support associations operating within the City Government;
- 9. devise mechanisms for the establishment of sports development fund at the City level, and implement same upon approval;
- 10. Provide necessary support in organizing and conducting sport games within the City; enter into competition, share experience and cooperate with other sister cities;
- 11. devise strategy for the establishment of sport educational, training and research institutions; implement same upon approval by the concerned body;
- 12. train sports persons, trainers, arbitrators and the like by developing scientific physical training methods;
- 13. in collaboration with the concerned organs of the City and the Federal Governments, prepare joint plans for enhancing participation of residents in sports; organize and direct the City's sports competition; particularly, promote and strengthen sports competitions in the schools of the City in collaboration with Education Bureau;
- 14. register sport associations and clubs; provide certificate of registration in accordance with the law and national policy; encourage that sport associations involve in sport related commercial activities;
- 15. issue directive on the establishment of sport associations and clubs and on the use and procedure of sporting areas;

፲፮ በሕግና በሀገር አቀፍ ፖሊሲ መሠረት የስፖርት ማኅበራትንና የስፖርት ክለቦች፣ ንዲሁም ጅምናዚየሞች ይመዘግባል፣ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ የሙያ የስራ ፍቃድ ይሰጣል፣ በውጭ አዲተር የተመረመረ የሂሳብ ሪፖርት ከየማህበሩ እንዲቀርብለት በማድረግ የስፖርት ማኅበራት ገቢ ለዓላማቸው ብቻ መዋሉን ያረጋግጣል፣

፲፯ የአስተዳደሩ ስፖርት ምክር ቤት በየደረጃው በማቋቋም በፌዴራል መንግስት የስፖርት ፖሊሲና ህግ መሠረት የስፖርት ምክር ቤቱን አደረጃጀት ያጠናክራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣

፲፰ ከሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር የሴቶችና የአካል ጉዳተኞች የስፖርት ተሳትፎና ተጠቃሚነት የሚጎለብትበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣

፲፱ ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዳ በክፍለ ከተማ ደረጃ ተጠሪነቱ ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሆነ ጽህፈት ቤት እንዲሁም በወረዳ ደረጃ ተጠሪነቱ ለወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሆነ ጽህፈት ቤት ያደራጃል፣ ይመራል፡፡

ዘርፍ ሰባት

የአቅም ግንባ ቢሮ ና በሥሩ ያሉ አስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር

፲፭. የአቅም ግንባ ቢሮ

የአቅም ግንባ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

፩ የሲቪል ሰርቪስ ኤጀንሲን፣ የአዲስ አበባ ከተማ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩትንና፣ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲን በበላይነት ያስተባብራል፣ ይመራል፣

፪ የአቅም መገንቢያ አቅሞች ንዲፈጠሩና ንዲጠናክሩ ያደርጋል፣ በአስተዳደሩ አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ንዲሁም በሌሎች የአስተዳደሩ አካላት፣ በብዙሃን ማኅበራትና በግል ባለሀብቶች ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፣

16.register sport associations, clubs and gymnasiums; provide certificate of registration in accordance with the law and national policy; issue certificate of competency; cause inspection of their books of account by external auditors and ensure that the sport associations use their income only for the desired goal;

17. establish the sports council of the City's Government at various levels and in accordance with the Federal Government sport policy and law, strengthen, direct and supervise the structure of the council;

18. facilitate conditions, in coordination with the concerned body, for the women and persons with disability to participate in and benefit from sport;

19. establish and direct sport Office at Sub-city level which is accountable to the Chief Executive of the Sub-city and sport office at Wereda level which is accountable to the Wereda Chief Executive as are appropriate to the attainment of its objectives.

Section Seven

Powers and Functions of the Bureau of Capacity Building and Executive Organs accountable to it

15. Bureau of Capacity Building

The Bureau shall have the following powers and functions:-

1. coordinate and direct the Civil Service Agency, Addis Ababa City Management Institute, and Information Communication Technology Development Agency;

2. cause the establishment and strengthening of capacity for capacity building; ensure the implementation of same by the various executive organs, the municipal organs, and also other organs of the Government, mass organizations and the private sector;

- ፫ የአስተዳደሩ አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ብቃት ያለው የሥራ አመራር የሚከተሉበትንና የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚችሉበትን ስልት ይቀይሳል፤
- ፬ የአስተዳደሩን የአቅም ግንባ ፕሮግራሞችና ሥራዎች በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤ ያስፈፅማል፤ አስፈላጊውን የቴክኒክና የሙያ ድጋፍ ይሰጣል፤
- ፭ ለአቅም ግንባ አስፈላጊ የሆኑ ተቋማት ንዲስፋፉ ያደርጋል፤ የአስተዳደሩን የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ስራዎችን በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤
- ፮ በአስተዳደሩ ውስጥ የሰለጠነ የሰው ይል አስተዳደር፣ አደረጃጀትና አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ የሚቻልበትን ስልት በመቀየስ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤
- ፯ የአስተዳደሩ አካላት የተሻለ አገልግሎት አሰጣጥ እንዲኖራቸው የሚያስችል የክትትል፣ ድጋፍና ምዘና ሥርዓት ይዘረጋል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል።

፲፮. የሲቪል ሰርቪስ ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤

- ፩ ለመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚያስፈልጉ የሥራ መደቦች የሚመደቡባቸውን ክፍል ሥራዎችና ደረጃዎች ንዲሁም ለ ያንዳንዱ ክፍል ሥራ የሚጠየቀውን ተፈላጊ ችሎ በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጡ የትምህርት፣ የሥልጠናና የልምድ አጠቃላይ መመዘኛዎች መሠረት በማድረግ ይወስናል፤
- ፪ ለመንግሥት ሠራተኞች የተፈቀደው ደመወዝ፣ የልዩ ልዩ አበሎች ክፍያ፣ የጥቅማ ጥቅምና ሌሎች የሥራ ሁኔታዎች የአስተዳደሩን የመንግሥት ሠራተኞች በሚመለከት በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤ በ ነዚህ ጉዳዮች አፈጻጸም የሚቀርቡ አቤቱ ዎች በመመርመር ተገቢውን ይወስናል፤

- 3. design strategies for executive and municipal organs to have an effective management and to render better services;
- 4. coordinate, direct, and implement capacity building programs and activities of the Government and provide the necessary technical and expertise supports;
- 5. initiate the expansion of institutions required for capacity building; coordinate and direct the information and communication technology activities of the Government;
- 6. design and submit strategy for implementation of qualified human resource management and administration system; ensure implementation of same upon approval;
- 7. install and follow up a system of follow up, support and evaluation with the view to enable the Government organs have better service delivery.

16. Civil Service Agency

The Agency shall have the following powers and functions:

- 1. determine the class of positions and grades to which all positions, in government offices, shall be assigned as well as the required qualification for each class of positions in accordance with the generally established requirements for education, training and experience at the national level;
- 2. ensure that salary, payment of various allowances, benefits and other working conditions in relation to civil servants of the City Government are implemented; render decisions for petitions related to these matters;

፫ በከተማው አስተዳደር የሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት የአስተዳደሩ የመንግሥት ሠራተኞች የሥራ አፈጻጸም መመዘኛና ሌሎች መመሪያዎችን ያወጣል፤ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፤

፬ የአስተዳደሩ የመንግሥት ሠራተኞች አቆጣጠር፤ አመዳደብ፤ የደረጃ ዕድገት፤ የደመወዝ ስኬል፤ ዝውውር፤ ሥልጠናና የዲ.ሲ.ኸሊን አጠባበቅ በሕግ መሠረት መፈጸሙን ይቆጣጠራል፤ በሕግ አተረጓጎምና አፈጻጸም ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በማጥናትና መፍትሄ በማፈላለግ ተግባራዊ ያደርጋል፤

፭ የከተማ አስተዳደሩ የመንግሥት ሠራተኛን በችሎ ማነስ ምክንያት ከሥራ ለማሰናበት የሚቀርብ ጥያቄ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ በሕግ መሠረት የአስተዳደሩ የመንግሥት ሠራተኞች ከጡረ ዕድሜ ክልል በላይ አገልግሎ ችው ንዲራዘም በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

፮ የአስተዳደሩ የሲቪል ሰርቪስ የሰው ይል በዝርዝር በመለየት ይመዘግባል፤

፯ የሲቪል ሠርቪስን በተመለከተ የወጡ ፖሊሲዎች፤ አዋጆች፤ ደንቦችና መመሪያዎች መተግበራቸውን ይቆጣጠራል፡፡

3. in accordance with the civil servants law of the City Government, issue standards of performance appraisal of the city civil servants and other directives; supervise the implementation of same;

4. supervises the execution of recruitment, placement, promotion, salary scale, transfer, training and compliance to disciplinary rules of the civil servants in the City Government is in accordance with the law; undertake studies in search of solutions for the difficulties raised with regard to interpretation and application of the laws and cause the implementation of same.

5. give final decisions upon request submitted for employment termination of civil servants of the City Government on grounds of inefficiency and on extension of the civil servants of the City Government beyond the retirement age in accordance with the law;

6. register the human resource in the City Government civil service upon identifying the details.

7. control the implementation of policies, proclamations, regulations and directives issued in relation to the civil service.

፲፯. የአዲስ አበባ ከተማ ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት

፩ የከተማው ሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ተጠሪነቱ ለአቅም ግንባ ቢሮ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሥራ አመራር ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ፲፫/፲፱፻፺፩ የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ንዲሁም አደረጃጀትና አሠራር ይኖረዋል፤

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የከተማው ስራ አመራር ኢንስቲትዩት በቦርድ ይመራል፤ የቦርዱ ስልጣንና ተግባር ንዲሁም አደረጃጀትና አሰራር በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል፡፡

17. Addis Ababa City Urban Management Institute

1. The Institute shall have the powers and functions as well as organizational structure and operation as defined in the Addis Ababa City Management Institute Establishment Regulations No 13 / 1999;

2. Notwithstanding the provisions stated in Sub-Article (1) of this Article, the Urban Management Institute shall be directed by board; powers and functions of the board as well as organizational structure and functions shall be determined by regulation issued by the City Cabinet.

፲፰ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ኤጀንሲ

፩ ኤጀንሲው በፌዴራሉ ኤጀንሲ አስተባባሪነት ኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽንን በሚመለከት ለሀገራዊ አገልግሎት ንዲውሉ ተዘጋጅተው የጸደቁትን መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ ሌሎች ሕጎችና ቅንጅ ዋ የአሠራር ሂደቶችን በመከተል የሚጠበቅበትን ላፊነት መወጣቱ ንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩ ል:-

፪ በፌዴራል መንግሥት የወጡ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ፖሊሲዎችና ሕጎች በከተማው አስተዳደር ውስጥ ንደየአግባቡ በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

፫ ከፌዴራል መንግሥት የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ፖሊሲና ሕግ ጋር የሚጣጣም የአስተዳደሩን ፖሊሲና ሕግ ያመነጫል፤ ፖሊሲውን በብቃት ለማስፈጸም የሚያስችል አቅም በከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ንዲገነባ አግባብነት ያለው ስልት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል፤ አፈጻጸማቸውን የሚያሳኩ መመሪያዎችን ያወጣል፤

፬ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማትን አስመልክቶ ተገቢውን የከተማውን አስተዳደር መረጃ መክተል፣ ማሰባሰብና መተንተን የሚያስችል ሥርዓትና ከተማ አቀፍ አቅምን ይገነባል፤ የፌዴራል ኤጀንሲውን መመዘኛ መስፈርቶች በመከተል ደረጃ አውጥቶ ወይም በወጣው ደረጃ መሠረት ሃርድዌርና ሶፍትዌር ያዘጋጃ ለአስተዳደሩ መስሪያ ቤቶች ያቀርባል፤ ተግባራዊ መሆኑን ይከተላል፤ በዚህ መልኩ ለሚያዘጋጃቸው የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ስም ይሰጣል፤ ከኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማትና አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የአስተዳደሩን መሥሪያ ቤቶች ያማክራል፤

18. Information Communication Technology Development Agency

1. Notwithstanding that it discharges the respective responsibilities in accordance with the laws, regulations, directives and procedures of integrated performance in relation to information and communication issued, under the coordination of the Federal Agency, for national use, the Agency shall have the following powers and functions:-

2. ensure the policies and laws of information communication technology, issued by the Federal Government, *mutatis mutandis* implemented in the City.

3. initiate policy and law of the City that is in line with the Federal Government information communication development policy and law; devise appropriate technique to build capacity for the efficient implementation of the policy in the offices of the city government; ensure the implementation of the same upon approval; issue directives for implementation of the policy;

4. build city-wide capacity enabling follow up, gather and describe proper information of the City in relation to information communication technology; prepare and provide hardware and software to the offices of the City Government, by setting levels or following the levels already set, based on standard requirements of the Federal Agency; follow up its application; issue name to information and communication technologies it prepared in this way; advise offices of the City Government on matters related to information communication technology;

፭ ከሚመለከቱ ቸው አካላት ጋር በመተባበር በከተማው ውስጥ በሚገኙ የአስተዳደሩ ትምህርት ቤቶች፣ የኮምፒውተር መረብ ዝርጋ ሥራዎች መሠራታቸውን ያረጋግጣል፤ ተገቢውን ቴክኒካዊ ድጋፍ ያደርጋል፤

፮ በሥራ ላይ የሚገኙትንና ወደፊትም በሥራ ላይ የሚውሉ የከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች የኮምፒውተር መረቦችና አፕሊኬሽኖች ከቴክኒክና አሠራር አኳያ መቀናጀትና መናበብ መቻላቸውን ያረጋግጣል፤

፯ ለከተማው ነዋሪዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ያተኮሩ የከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች መሠረዊ ሲስተሞችና አገልግሎቶች በኮምፒውተር የተደገፉ ንዲሆኑና ደረጃ በደረጃም ለተጠቃሚዎች በቀጥታ አገልግሎት ሊሰጡ በሚችሉበት ሁኔታ መመቻቸውን ያረጋግጣል፤

፰ የፌዴራሉ ኤጀንሲ በሚያወጣው መመሪያ ወይም በሚሰጠው ምክር መሠረት በከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ውስጥ የተቀናጀ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማትን ጥቅም ላይ ለማዋል የሚደረግ ሂደትን ለማፋጠን የሚያስችል የሥልጠና፣ የፕሮጀክት አስተዳደርና አፈጻጸም ድጋፍ ያደርጋል፤

፱ የፌዴራሉ ኤጀንሲ በሚያወጣው አንድ ወጥ የአሰራር ስንዳርድ መሠረት የከተማውን አስተዳደር መረጃ ይሰበስባል፣ ያከማቻል፣ ያጠናቅራል፣ ይተነትናል፣ ያሰራጫል፤ ንዲሁም ጥራቱ፣ ደንብና አስተማማኝነቱ ንዲጠበቅ ያደርጋል፤

፲ በከተማው አስተዳደር ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ዳኤ አሰባሰብ አተናተንና ሥርጭትን የሚያግዝ የአሠራር ሥርዓት ንዲኖር ያደርጋል፤

፲፩ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አማካኝነት ከሚገኙ የመረጃ ምርቶች፣ አገልግሎቶችና አጠቃቀማቸው ጋር የተያያዙ ተግባራትን በከተማው አስተዳደር ውስጥ ለማፋጠንና ለማቀላጠፍ የሚያስችሉ ሥራዎችን በህግ መሠረት ያከናውናል፤

5. ensure, in cooperation with the concerned bodies, the installation of computer network in the schools within the City Government; provide the necessary technical support;

6. ensure the integration and readability of computer networks and applications of offices of the City Government that are currently functional as well as those which will be functional in the future;

7. ensure that the basic systems and services of offices focusing on rendering service to the residents of the City are supported by computer and facilitated in a way to provide, step by step, direct service to the customers;

8. provide, based on directive issued or advice given by the Federal Agency, training, project management and implementation support with the view of facilitating the process of making use of information communication technology in the offices of the City Government;

9. based on work standard issued by the Federal Agency, gather, deposit, analyse, interpret and disseminate information of the City Government; cause the quality, security and reliability of the information maintained;

10. cause existence of a system supporting primary level data collection, interpretation, and dissemination in the City Government;

11. perform, in accordance with law, activities related to products of information, services and their use resulting from information communication technology that enable expediency and fastness of same within the City Government;

፲፪ በከተማው አስተዳደር ውስጥ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያ በዓይነት በብዛትና በጥራት ለማፍራት ከሚመለከቱ ቸው የትምህርትና ሥልጠና ተቋማት ጋር ተባብሮ ይሠራል፤ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን መጠቀም ንዲሁም የተዘረጋውን ሲስተም ያለችግር ማሠራት የሚችልና የሚጠግን የሰው ይልን የማሠልጠን ሥራ ይሠራል፤

፲፫ የከተማውን አስተዳደር ልማት ለማፋጠን የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ በከተማው አስተዳደር የኢኮኖሚ ዘርፍ የልማት ፕሮግራም ውስጥ ተገቢውን ሚና ንዲሜወት ያደርጋል፤

፲፬ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማት ወደ ከተማው ነዋሪ ብረተሰብ ሰርጸ ጥቅም ንዲሰጥ በየደረጃው የማስተዋወቅ ሥራ ይሰራል፤ የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወደ ከተማው ነዋሪ ብረተሰብ በማስረጽ ላይ የሚያተኩሩ የምርምርና የልማት ሥራዎችን ያስተባብራል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤

፲፭ በኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ከተማ አቀፍ ልማት ጥረት ውስጥ የግል ክፍለ ኢኮኖሚውን ተላትፎ ለማጎልበት የሚያስችሉ የፕሮጀክት ሀሳቦችን ያመነጫል ያዘጋጃል፤

፲፮ ከተማ አቀፍ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ልማትን በማስረጽ ውጤ ማ አስተዋጽኦ ለሚያስመዘገቡ ተቋማትና ባለሙያዎች ሽልማት ይሰጣል፤ በሂደቱም በከተማው አስተዳደር ውስጥ ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ዝግጅቶችን ያስተባብራል፤

፲፯ በከተማው ውስጥ የኮምፒውተር መረብ ዝርጋ ስራዎችን ለመስራት ለሚፈልጉ አካላት በጥናት ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ይሰጣል፤

፲፰ የፌዴራሉ ኤጀንሲ በየጊዜው በሚያዘጋጃቸው መመዘኛ መስፈርቶች መሠረት በከተማው አስተዳደር ውስጥ የኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂን ድገትና የውጤቱን ደረጃ ለመለካት የሚያስችሉ ዳ ዎችን ይሰበስባል፤ ይተነትናል፤

12. work in cooperation with the concerned educational and training institutions towards producing qualified information communication technology personnel in diversity, quantity and quality within the City Government; perform the task of training persons operating and maintaining the installed system of information and communication technology;

13. cause information communication technology play proper role in the economic sector development program of the City Government so that enhance development of the City Government.

14. perform the task of promoting at different levels information and communication technology development so that it becomes useful being deep rooted within the residents of the City; coordinate and provide support to research and development activities focusing on inculcating information communication technology within the residents of the City.

15. initiate and prepare project ideas that can enable strengthening participation of the private sector in the effort of city-wide information and communication technology development.

16. offer award to institutions and professionals that have effective contribution in the effort of diffusing citywide information and communication technology development; in the process coordinate programs of introducing technologies in the city administration.

17. issue license based on study to those who intend to involve in computer network installation activity in the City.

18. gather and interpret data, based on standard requirements issued from time to time by the Federal Agency, that can enable measure the development and the level of result of information and communication technology in the City Government.

ዘርፍ ስምንት

የትምህርት ቢሮና የሚያስተባብረው ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ስልጣንና ተግባር

፲፱. የትምህርት ቢሮ

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

- ፩ የኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፡፡
- ፪ የሀገሪቱን የትምህርት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ደረጃ በመጠበቅ የከተማውን አስተዳደር ተጨባጭ ሁኔ በማገናዘብ የመጀመሪያ ደረጃ ሥርዓተ ትምህርት ያዘጋጃል፤ መጽሐፍት ያሳትማል፤ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች መሟላ ቸውን ያረጋግጣል፤ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚወጣውን መስፈርት መሠረት በማድረግ በከተማው ውስጥ የሚሰሩትን የትምህርት ቤቶች ደረጃ ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡
- ፫ በከተማው ውስጥ አገር አቀፍ ፈተናዎችን ያስፈጽማል፤ በከተማው ውስጥ በሚገኙ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተዘጋጅተው የሚሰጡ ፈተናዎችንና የምስክር ወረቀቶችን ብቃት የሚወስን ደረጃ ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤
- ፬ ከተማ አቀፍ የሆኑ ፈተናዎችን ያዘጋጃል፤ ያስፈጽማል
- ፭ በመገናኛ ዘዴዎች የተደገፉ የትምህርት ኘሮግራሞች ንዲሰጡ ያደርጋል፤ የተከ ይ ና የርቀት ትምህርት ኘሮግራሞች የሚስፋፋብትን ሁኔ ይቀይሳል፤ ተግባራዊነቱንም ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፮ ለሴቶች፣ ለሕፃናት፣ ለጎልማሶችና ልዩ የትምህርት ፍላጎት ላላቸው ሌሎች ሰዎች ለሚሰጡ የትምህርት አገልግሎቶች ልዩ ድጋፍ ንዲሰጥ ያደርጋል፤
- ፯ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚወጡ የብቃት መመዘኛዎች መሠረት መምህራን ና ሌሎች የትምህርት ባለሙያዎችን ያሰለጥናል ወይም ንዲሰለጥኑ ያደርጋል፤ ንዲሁም ለክፍለ ከተማ የትምህርት ጽህፈት ቤቶችና በትምህርት ዘርፍ ለተሰማሩ ሌሎች አካላት ተቋማዊና ቴክኒካዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

Section Eight

Powers and Functions of Education Bureau and the Higher Education Institutions it coordinates

19. Education Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions to:

1. direct and coordinate the Kotobe College of Teachers Education,
2. prepare elementary level curriculum, publish books and ensure the availability of teaching aid materials in compliance with the national education policy, strategy and standard and in consideration of the prevailing situation of the City Government; Prepare standard for the construction of schools in the City in accordance with the national requirements and implement same upon approval.
3. execute national examination in the City; prepare standards for examinations and certificates given by elementary and high schools found in the City; ensure implementation of same upon approval;
4. prepare and administer City-wide exams;
5. cause the provision of educational programmes to be supported by mass media, devise mechanisms to extend distance and continuing education programs and supervise the implementation thereof;
6. cause to accord affirmative measures as regards to educational services given for women, children, adults and for persons with special needs;
7. train or cause to train teachers and other educational personnels in accordance with the national standards of training and give institutional as well technical support for Sub-City Education Offices and other bodies engaged in the sector;

፳. የአስተዳደሩ የትምህርት ተቋሞች ደረጃቸውን ያሟሉ መሆናቸውን ይቆጣጠራል፤ የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፤ ትምህርት ቤቶችን ማቋቋም ለሚፈልጉ ባለሀብቶች የመረጃ አገልግሎትና ድጋፍ ይሰጣል፤ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ባለሀብቶች የሚቋቋሙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የብቃት ደረጃ መሟላታቸውን ያረጋግጣል፤

፳፱ በከተማው ውስጥ የሚገኙ የግል ና ሌሎች መንግስት ዊ ባልሆኑ ተቋማት የሚተዳደሩ ትምህርት ቤቶችን በበላይነት ይመራል፡፡

፳፻. የኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ

የኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ተጠሪነቱ ለትምህርት ቢሮ ሆኖ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ፲፪/፲፱፻፺፩ የተመለከተው ሥልጣንና ተግባር ንዲሁም አደረጃጀትና አሠራር ይኖረዋል፡፡

ዘርፍ ዘጠኝ

የንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮና በሥሩ ያሉ አስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር

፳፻፩. የንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

፩ የኢንቨስትመንት ኤጀንሲንና የኤግዚቭቨን ማዕከልን በበላይነት ያስተባብራል፤ ይመራል፤

፪ አጠቃላይ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማትን በተመለከተ፡-

ሀ. በኢንቨስትመንት ፖሊሲና ሕግ መሠረት ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ የኢንዱስትሪ ንግድ ስራዎችን ያመነጫል፤ ንዲጠኑና ሥራ ላይ ንዲውሉ ያደርጋል፤ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ዕድል ጥበብ በከተማው ውስጥ ንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ሕገወጥ ንግድን ከሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር ይቆጣጠራል፤

ለ. የከተማው የምርት ውጤቶች በከተማው ውስጥና ውጭ ንዲ ወቁ ያደርጋል፤ በከተማው ውስጥና ውጭ አውደርዕይ ንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ በክልሎች በሚዘጋጁ አውደ ርዕዮች ላይ ይሳተፋል፤

8. supervise educational institutions run by the Government with a view to ensure their compliance with the prescribed standard and accredit same; provide information service and other supports for investors who want to engage in the sector; ensure that high schools established by local as well as foreign investors are in compliance with the standards set forth;

9. direct schools administered by private and other non-governmental institutions in the City.

20. Kotobe College of Teachers Education

The College shall have the powers and duties as well as organizational structure and functions given to the Kotobe Teachers Education College of the Addis Ababa by Regulations No.12/1998 and shall be accountable to the Education Bureau.

Section Nine

Powers and Functions of Bureau of Trade and Industry Development and the Executive Organs accountable to it

21. Bureau of Trade and Industry Development

The Bureau shall have the following powers and functions to:

1. coordinate and direct the Investment Agency and Exhibitiokn Centre;

2. with respect to the overall development of trade and industry the Bureau shall:

a) initiate applicable industrial projects that are in accordance with the investment policy and law; cause them to be studied and implement same; initiate the expansion of trade, industry and handicrafts in the City; control illegal trade activity in cooperation with the concerned body;

b) publicize the City products inside and outside the City; initiate organization of exhibitions in and outside the City; participate in exhibitions organized by the Regional Governments;

ሐ. የአገር ውስጥ ባለሀብቶች በከተማው ውስጥ በንግድና ኢንዱስትሪ ሥራ ላይ በሰፊው ንዲሲማሩ ያበረ ል፤ የቴክኒክና የምክር አገልግሎቶችን ይሰጣል፤ በንግድ ሥራ ለሚሰማሩና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችን ለሚያቋቁሙ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤ በከተማው ውስጥ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ንዲቋቋም ያበረ ል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤

መ. የከተማውን የንግድ መዝገብ ያቋቁማል፤ ያስተዳድራል፤ የንግድ ማህበራትን በሕግ መሠረት በመመዝገብ ፈቃድ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ያማዳል፤ ይሰርዛል፤ የዋስትና መያዣ በሕግ መሠረት በንግድ መዝገብ ይመዘግባል፤ ይሰርዛል ለሃራጅ ሽያጭ አፈጻጸም የሚረዱ ስራዎችን በሕግ መሠረት ያከናውናል፤

ሠ. የገበያ ማዕከላትን ደረጃ ያወጣል፤ ደረጃቸውን የጠበቁ የገበያ ማዕከላት መገንባት ችውን ይቆጣጠራል፤ የሚስፋፋቦችንና የሚያድጉበትን ሥልጣን ይቀይሳል፤

ረ. በከተማው ውስጥ የመሠረ ዊ ንግድ ዕቃዎችና አገልግሎቶች ሥርጭት የገበያ ሕግን ሥርዓትን መከተሉን፣ የፍጆ ምርቶች የአገልግሎት ዘመንና የተዘጋጁባቸው ንጥረ ነገሮች ይዘት ሽማቹ ማወቅ በሚችልበት ሁኔ መሆኑን፣ የአቅርቦት ሥርዓት መኖሩን በመከተል ገበያ በሚረጋጋበት ሁኔ መከናወኑን ያረጋግጣል፤ ለነጻ ገበያ ውድድር ንቅፋት የሆኑ ድርጊቶችና ተገቢ ያልሆኑ የንግድ ስራዎች ንዳይፈጸሙ በመከላከልና በማስወገድ የከተማውን ነዋሪዎች ጥቅም ያስጠብቃል፤ የገበያ ዋጋ መረጃ በመሰብሰብ፣ በመተንተን፣ በማቀነባበር ጥናቶችን ያደርጋል፤ ለፖሊሲ አውጪው አመላካች ሃሳብ ያቀርባል፤

c) encourage wider participation of local investors in trade and industrial activities; render technical and counseling services; issue license and supervise local investors engaged in trade and that established medium size industries in the City; encourage and support establishment of chambers of industry and commerce in the City;

d) Organize and administer the commercial registry of the City; in accordance with the law, issue, renew, suspend, cancel license for business organizations; register and revoke mortgages; facilitate auction sales in accordance with the law;

e) issue standard for market centers; supervise the construction of market centers in accordance with the standard; design strategies for expansion and development of same;

f) ensure undertaking of market stabilization activities by following up that distribution of basic commodities and services are in accordance with the law of market system, consumer goods are clearly marked with their expiry time and composition, the supply system is in place; protect the interest of the City residents by avoiding unfair business practices and removing obstacles to free market operation; conduct studies by collecting, compiling, and analyzing market information and submit proposal to policy makers.

ሰ. ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶችና አገልግሎቶች ጥራትና ደረጃቸው የተጠበቀ መሆኑን፣ የልኬት መሣሪያዎችና መስፈሪያዎችን ትክለኛነት ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤ ጥራትና ደረጃቸው ያልተጠበቀ ወይም ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶች ና ትክለኛ ሆነው ያልተገኙ የልኬት መሣሪያዎችንና መስፈሪያዎችን ያስወግዳል፤

ሸ. በከተማው አስተዳደር ለገበያ አገልግሎት ንዲውሎ የተዘጋጁ ቦ ዎችን፣ ተለጣፊ ሱቆችን በለስላሣ መጠጥ ፋብሪካዎች የተገነቡ መደብሮችን ይቆጣጠራል፤ ያስተዳድራል፤ የአገልግሎት አሰጣጡን በተመለከተ መመሪያ ያወጣል፤

፫. የከተማ ግብርና ልማትን በተመለከተ:-

ሀ. በከተማው ውስጥ የግብርና ምርት በጥራት የሚመረትበትንና ለገበያ የሚቀርብበትን ንዲሁም የግብርና ልማት የሚጎለብትበትን፣ የኢንቨስትመንት ሥራ የሚስፋፋበትን ስልት ይቀይሳል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤

ለ. ለከተማ ግብርና ዘርፍ ድገት ድጋፍ የሚገኝበትን ዘዴ አጥንቶና ፕሮጀክት ቀርጾ ያቀርባል፤ ድጋፍ ሲገኝም ተግባራዊ ንዲሆን ያደርጋል፤ በግብርናው ዘርፍ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማጠናቀርና በመተንተን ለተጠቃሚዎች ያሰራጫል፤

ሐ. የ ንስሳት በሽ ዎችን ሥርጭት ያጠናል፤ በበሽ ስርጭት የተነሳ መወሰድ ያለባቸውን ርምጃዎች ለመንግስትና ለአርቢዎች ያሳውቃል፤ ለ ንስሳት አርቢዎች፣ የ ንስሳት ህክምናና ክትባት አገልግሎት ይሰጣል፤ ንዲሱጥ ያደርጋል፤ ንዲሁም የ ብድ ዉሻ በሽ የመከላከያ ክትባት ይሰጣል፤ ባለቤት የሌላቸውን ውሾች ያስወግዳል፤

መ. ለ ንስሳት አርቢዎች የማዳቀል አገልግሎት ይሰጣል፤ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂ ውጤቶች፣ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ለገበሬዎች ንዲዳረስ ሁኔ ዎችን ያመቻቻል፤ ወጤ ችውንም ይከ ተላል፤ ለገበሬዎች ትምህርትና ሥልጠና ንዲሁም የሙያ ድጋፍ ይሰጣል፤

g) ensure and control that products and services supplied to the market are up to the standard, the instruments of measurement are correct; dispose products below standard or expired and the instruments of measurement;

h) control and administer places designated for market service, small shops; issue directive regarding the service delivery;

3. With respect to Urban Agriculture, the Bureau shall:

a) design strategies for the production and supply of quality agricultural products and for the expansion of investment that enhances agricultural development in the City and implement same upon approval;

b) study and submit strategies and projects for soliciting support for development of urban agriculture sector; collect, compile and analyze information in the agricultural sector and disseminate to users;

c) study distribution of animal diseases; notify measures to be taken to Government and animal breeders; provide or cause the provision of animal vaccination and treatment services to breeders; and also give vaccination against rabies and avoid domestic dogs that have no owners.

d) give cross-breeding services to animal breeders; facilitate the condition for the supply of improved agricultural technology, selected seed and fertilizer to farmers and follow-up their activities; give education and training and also technical support to farmers.

- ሠ. የአስተዳደሩን የ ንስሳት ማራቢያና ማባዣ ማዕከላትን ያቋቁማል፤ ያስፋፋል፤ ያስተዳድራል፤ የአስተዳደሩን የብዝሃ-ሕይወት ቤተ መከራዎችን ያስተዳድራል፤ የምርምር ወጤቶችን ገበሬዎች ንዲጠቀሙባቸው ያደርጋል፤
- ረ. የ ንስሳት ቆዳና ሌጦ ሀገር አቀፍ ደረጃን መሠረት በማድረግ በጥራት መመሪያ ቸውን ያረጋግጣል፤ ተገቢውን ድጋፍ ይሰጣል፤
- ሰ. የ ንስሳትና የ ጽዋት የኪራንቲን አገልግሎት ይሰጣል፤ በከተማው ውስጥ አገልግሎት ላይ ሊወሉ የሚችሉ
- ረ. የ ንስሳት መድሃኒቶች የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁና የአገልግሎት ዘመናቸው ያላለቀ መሆኑን ያረጋግጣል፤ የአገልግሎት ዘመናቸው ያለቀ መድሃኒቶችን በኮሚቴ አማካይነት ያስወግዳል፤
- ሸ. ለ ንስሳት ለሰብል፤ ለአትክልትና ፍራፍሬ ገበያዎችና ንዲሁም በከተማው ውስጥ በማስተር ፕላን ለከተማ ግብርና የተከለሉ ሦ ዎችንና ለቁራ የሚሆኑ ሦ ዎችን ከሚመለከተው የአስተዳደሩ አካል ጋር በመመካከር ንዲዘጋጅና በዘመናዊ መንገድ ንዲሰሩ ያደርጋል፤
- ቀ. በግል የሚቋቋሙትን የ ንስሳት ጤና ክሊኒኮች፤ ላብራቶሪዎች፤ የቆዳና ሌጦ መጋዘኖች፤ ጸረ-ተባይ ማከማቻ መጋዘኖችና መሸጫ መደብሮች ደረጃና ጥራት ጠብቀው በሕግ መሠረት መስራ ችውን ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- በ. በህግ በሌላ ሁኔ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ በመንግስት፤ በማህበራት ና በግል ቁራ ድርጅቶች የሥጋ ምርመራ አገልግሎት ይሰጣል፤ ጤናማ ሥጋ ለተጠቃሚዎች መቅረቡን ያረጋግጣል፤ ንዲሁም ሕገወጥ የ ንስሳት ርድና በሕገወጥ መንገድ የ ረደ ስጋ ዝውውርን ይቆጣጠራል፤ በሥጋ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች የምርት ጥራትና የሐይጅን ቁጥጥር ያካሂዳል፡፡

- e. organize, expand and administer animal breeding and multiplication centers in the City; administer the bio-diversity laboratory of the Government; cause farmers to use research findings;
- f. ensure that animal skin and hides are produced according to the national quality standard; provide the necessary support;
- g. give quarantine control services on animals and plants; ensure that the veterinary drugs in the market are in accordance with the standard and the date for the use of such drug is not expired; discharge expired drugs through committee;
- h. in collaboration with the concerned Government organ, cause the arrangement and modern management of market centers for animals, crops and horticultures and designation of places for urban agriculture and abbiators in accordance with the master plan;
- i. follow- up and supervise private veterinary clinics, laboratories, hides and skin stores, pesticides storage and sales shops to ensure their compliance to the required quality and standard in accordance with the law ;
- j without prejudice to provisions stated in other laws, give meat inspection services to governmental, associations and private abbiators ; ensure the supply of healthy meat to consumers ; control illegal slaughters and movement of illegally slaughtered meat ; undertake supervision of product quality and hygiene of meat processing factories ;

፬. የሕብረት ሥራ ማህበራት ልማትን በተመለከተ:-

- ሀ. የሕብረት ሥራ ማህበራትን በፌዴራል የሕብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር ፻፵፯/፲፱፻፺፩ (ንደተሻሻለ) ንዲሁም የጋራ ህንፃ ባለቤቶች ማህበራትን በጋራ ሕንፃ ህግ በተደነገገው መሠረት ያደራጃል፣ ይመዘግባል፣ ያስፋፋል፣ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ ማህበሩ ሲፈርስ ከመዘገብ ይሰርዛል፤
- ለ. የሕብረት ሥራ ማህበራት ባንኮች የሚያቋቁሙበትን መንገድ ያጠና ያቀርባል፣ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
- ሐ. የሕብረት ስራ ማህበራት ጽንሰ ሃሳብን ለማስፋፋትና ለማዳበር የሚያስችሉ ተክ ይ የትምህርትና የስልጠና ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ ይሰጣል፣ ከሚመለከ ችው አካላት ጋር በመተባበርም የአገር ውስጥና የውጭ አገር ስልጠናና የትምህርት ድሎች የሚገኝበትን ስልት ይቀይሳል፤
- መ. የሕብረት ሥራ ማህበራት ስራ አመራር የሂሳብ አያያዝ ዘመናዊ አሰራርን ንዲከተል አስፈላጊውን የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ ይሰጣል፤
- ሠ. የሕብረት ስራ ማህበራትን ለማስፋፋትና ለማጠናከር የሚረዳ የገበያ ጥናት በማድረግ አስፈላጊ መረጃዎችን ያሰራጫል፣ ስ ትስቲካዊ መረጃዎችን ይሰበስባል፣ ያቀናብራል፣ ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል፣ ንዲሁም በፌዴራል የሕብረት ስራ ማህበራት አዋጅ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለሕብረት ሥራ ማህበራት የሚሰጡ ማበረ ቻዎችን ያጠናል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤
- ረ. የሕብረት ስራ ማህበራት ሞዴል መተዳደርያ ደንቦችን አዘጋጅቶ በስራ ላይ ያውላል፤
- ሰ. አግባብ ካላቸው መንግስ ዊና መንግስ ዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር የቅርብ ግንኙነት በመፍጠር የሕብረት ሥራ ማህበራት ተገቢ ድጋፍና ገዛ ንዲያገኙ ጥረት ያደርጋል፡፡

4. With Respect to Cooperatives Development, the Bureau shall :

- a) organize, register, promote, give certificate of legal personality to cooperatives in accordance with the Federal Government Revised Proclamation No. 147 of 1998 and to associations of owners of condominiums and revoke same upon their dissolution ;
- b) study and submit ways for the establishment of cooperative banks and implement same upon approval ;
- c) prepare and provide successive educational and training programmes that enable to promote and develop the concept of cooperative; it shall in collaboration with concerned organs, devise means by which domestic as well as external training and educational opportunities are obtained;
- d) Prepare and offer the necessary education and training program with the view to modernize the management and accounting system of cooperatives;
- e) upon conducting market study, disseminate information required for promoting and strengthening cooperatives; collect, compile statistical data and submit to the appropriate organ; without prejudice to the provisions stated in the federal cooperative proclamation, conduct study on incentives for cooperatives, and ensure implementation of same upon approval;
- f) prepare and implement model by-laws of cooperatives;
- g) make effort to solicit support and assistance for cooperatives by creating close relationship with appropriate Governmental and Non-Governmental organizations.

፳፪. የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

- ፩ የከተማውን የኢንቨስትመንት ንቅስቃሴዎች ያስተባብራል፣ ያስፋፋል፣ ያበረ ል፣ ምክርና የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፣
- ፪ የከተማውን የኢንቨስትመንት አመቺነት በዝርዝር በማጥናት በልዩ ልዩ መንገዶች ለኢንቨስተሮች ያስተዋውቃል፣
- ፫ በሥልጣኑ ክልል ሥር የሚወድቁ የኢንቨስትመንት ጥያቄዎች ሲቀርቡለት በሕግ መሠረት መርምሮ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማግኘት የሚያስችሉ መረጃዎች መሟላ ችውን በማረጋገጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጣል፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ፈቃድ ማግኘት ንዲችልም አግባብ ወዳለው አካል ያስተላልፋል፣
- ፬ ለኢንቨስትመንት ተቋማት የማምረቻና የመሸጫ ቦ ዎች፣ የፋይናንስና የብድር አገልግሎቶች፣ የጥሬ ዕቃና የማምረቻ መሳሪያዎች በዝቅተኛ ዋጋ የማግኘት ዕድልና የተለያዩ የመሠረተ ልማት አው ሮች የሚሟሉበትን ሁኔ ያመቻቻል።

ዘርፍ አሥር

የኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ እና የሚያስተባብራቸው አስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር

፳፫. የኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ :-

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩ የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽሁፈት ቤትን፣ የቤቶች ልማት አስተዳደር ኤጀንሲን፣ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለሥልጣንን፣ የመንግስት ኮንስትራክሽን ኤጀንሲን እና የህብረተሰብ ተሳትፎ ልማት ኤጀንሲን በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣

22. Investment Agency

The Agency shall have the following powers and functions :

1. coordinate, promote and encourage the investment activities of the City; render the necessary advice and technical support;
2. conducting detail studies, and publicize the favourable investment opportunities of the City to investors;
3. issue investment license upon requests for investment permits that fall under its jurisdiction verify that the required documents are produced in accordance with the law, transfer the matter to the appropriate organ for the issuance of trade and industrial license;
4. facilitate ways for the provision of production and sales centers, financial and loan services, the opportunity to get raw materials and machinery with low prices and the fulfillment of various infrastructures for investment enterprises.

Section ten

Power and Function of Construction and Housing Development Bureau and Executive Organs it Coordinates

23. Construction and Housing Development Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions:-

1. superiorly direct and coordinate the Housing Construction Project Office, Housing Development and Management Agency, Construction Industry Development and Regulatory Authority, Government Construction Agency, and Public Participation and Development Agency;

፪ በአስተዳደሩ በጀት ለሚሰሩ የኮንስትራክሽን ሥራዎች ዲዛይኖች እንዲሁም የቤቶች ግንባታ እና ሌሎች ቢሮዉ የሚመራቸዉ ግንባታዎች የሚመለከቱ ውሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤

፫ በሚመለከተው የፌደራል መንግሥት አካል የሚፈፀመው እንደተጠበቀ ሆኖ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን የአቅም ክፍተት በጥናት ላይ ተመስርቶ እንዲሞላ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ አቅም ለመገንባት የሚጠቅሙ አዳዲስ አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን የማፈላለግና የማሻሻል ሥራዎች እንዲከናወኑ ይደግፋል፤ ያስተባብራል የተገኙትም ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

፬ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ዕድገት ከግብዓት አቅርቦት ጋር መጣጣም እንዲችል የግንባታ ግብዓት አምራቶችና አከፋፋዮች በጥራትና በብዛት እንዲያቀርቡ ስትራቴጂዎችን ይነድፋል፤ ይደግፋል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤

፭ የኮንስትራክሽን ዘርፍ የመረጃ መረብና ማዕከል እንዲኖር በማድረግ ወቅታዊ የዘርፉ መረጃዎች ተሰብስበው፤ ተመዝግበውና ተተንትነው የልማት አቅጣጫዎችን መጠቀም በሚችሉበት አግባብ መደራጀታቸውን ያረጋግጣል፤

፮ የከተማው የቤት ልማት ሥራ ከሥራ ፈጠራና ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር የተቀናጀ እንዲሆን ጥናቶችን ያካሂዳል ለተግባራዊነታቸውም ድጋፍ ይሰጣል፤

2. cause the preparation, in cooperation with the concerned bodies, contracts regarding construction works undertaken by budget of the City Government as well as housing construction and other constructions the Bureau directs; follow up implementation of same;
3. notwithstanding implementation by the concerned body of the Federal Government, provide appropriate support towards fulfilling the capacity gap of the construction industry based on research; cause the performance of searching and improving new alternative technologies that help to build capacity; coordinate same and ensure that such technologies are utilized;
4. design strategies whereby producers and retailers of construction inputs supply in large quantity and better quality with the view to harmonize supply of the input with development of the construction industry; support and follow up implementation of same;
5. ensure that, causing existence of data network and center, current data of the construction section is collected, recorded, analysed and organized in a manner that it can indicate development directions;
6. conduct researches with the view to coordinate the housing development works of the City with job creation and the Growth and Transformation Plan; provide support to the implementation of same;

፮. በአስተዳደሩ የሚገነቡትን የመኖርያ ቤትና ሌሎች የአስተዳደሩ ግንባታዎችን ይከታተላል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ለተነሹዎች መጠለያ መቅረቡን ያረጋግጣል፤ እንዲሁም በመንግስትና በሌሎች አካላት ለሚገነቡ የጋራ መኖርያ ቤቶች የመሠረተ ልማት አቅርቦት እንዲሟላ የሚመለከታቸውን አካላት ያስተባብራል፤

፯. በአስተዳደሩ ስር የሚተዳደሩ ቤቶች በሕግ አግባብ ለተጠቃሚው አገልግሎት መዋላቸውንና አዲስ የሚገነቡ ቤቶችም በህግ አግባብ ለተጠቃሚዎች መተላለፋቸውን ያረጋግጣል፤

፱. በከተማ አስተዳደሩ ባለቤትነት ሥር ያሉ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች በሽያጭ ወደግል ባለቤትነት የሚዛወሩበትን ሁኔታ ተጠንቶ ሲቀርብለት በካቢኔ በሚቀመጥ አቅጣጫ መሠረት ጥናቱን መርምሮ ያፀድቃል፤ ተግባራዊነቱን በበላይነት ይከታተላል፤

፲. ከከተማው አስተዳደር ወጪ በበጎ አድራጊ ወይም በሌላ የከተማውን ኅብረተሰብ የቤት ወይም ሌላ ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ የሚሰሩ ግንባታዎች ወይም ለግንባታ የሚሰጥ ገንዘብ በአግባቡ ለታሰበው ዓላማ መዋሉን ይቆጣጠራል፤ አግባብነት ባለው ህግ መሠረት ያስዳድራል፤

፲፩. በአስተዳደሩ በጀት እና በሕብረተሰብ ተሳትፎ የሚሰሩ የግንባታ ሥራዎችን ያስተባብራል፤ ይመራል፤

፲፪. በአስተዳደሩ የሚከናወኑ ማናቸውም የቤት ግንባታ ሥራ በተገባለት ውል መሰረት የጥራት ደረጃቸውን፣ የጊዜና የዋጋ ገደቡ ተጠብቆ መስራቱን ለማረጋገጥ የሚያስችል የቁጥጥር ሥርዓት እንዲኖር ያደርጋል፤ በበላይነትም ይቆጣጠራል፤

7. follow up the construction of residential houses and others carried out by the City Government; ensure that shelter is provided to persons displaced in coordination with the concerned bodies; as well coordinate the concerned bodies towards fulfillment of infrastructure for condominiums built by government and other bodies;
8. ensure that the houses administered by the City Government are meant for the service of beneficiaries and also newly built houses are properly transferred to the beneficiaries in accordance with law;
9. approve, based on direction set by the Cabinet, upon investigating the research submitted regarding conditions by which residential and commercial houses belonging to the City Government are to be transferred to private ownership and superiorly follow up implementation of same;
10. administer and supervise the construction or finance, other than that of the City Government, given with the objective of alleviating the housing or other social problem of residents of the City by donors or others is used for the objective sought;
11. direct and coordinate construction works undertaken by budget of the City Government and public participation ;
12. cause the establishment of control system that enables to ensure any housing construction work undertaken by the City Government is carried out in accordance with the quality, time and cost specified in the contract; superiorly direct same;

፲፫. ለጎርፍ የተጋለጡ የከተማዋን ክፍሎች በተመለከተ የመከላከል ሥራው ያለበትን ደረጃ ይገመግማል፤ ድጋፍ ያደርጋል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤

፲፬ የከተማውን የቤት ችግር ከመቅረፍ አንፃር በቤቶች ግንባታ ዘርፍ አስፈላጊ ሲሆን ከቤቶች ግንባታ ፕሮጀክቱ ውጪ ያሉ አካላት እንዲሳተፉ ያደርጋል፤

፳፬. የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት

፩. ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ በቦርድ የሚመራ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ. የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ በሚያቀርበው የቤት ፍላጎት መነሻነት ለከተማዋ ነዋሪዎች ግልጋሎት የሚውል ምቹና ተደራሽ መኖሪያ ቤቶች ይገነባል፤ እንዲገነቡ ያደርጋል፤

ለ. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ለሚሰራቸው ወይም ለሚያሰራቸው መኖርያ ቤቶች የተሳለጠ የመሬትና የመሰረተ ልማት አቅርቦት መኖሩን ያረጋግጣል፤

ሐ. ወጭ ቆጣቢ የሆኑ አዳዲስ አማራጭ የቤቶች ግንባታ ግብአት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀምና በማስፋፋት የግንባታ ኢንዱስትሪውን ያጠናክራል፤

መ. የቤቶች ልማት ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን የአግሮስቶን እና ተጓዳኝ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በከተማው አስተዳደር እንዲቋቋሙ ያደርጋል፤ ከፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ፍላጎት በላይ የሆኑ ምርቶችን ለሽያጭ ያቀርባል፤ የሚያመርታቸውን ምርቶች ሥራ ላይ ከማዋልና ከመጠቀም ጋር የተያያዙ ሥልጠናዎችን እና ሌሎች አገልግሎቶችን ይሰጣል፤

ሠ. ለቤቶች ልማት ፕሮግራም አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችና የግንባታ ዕቃዎችን ከአገር ውስጥ ይገዛል፤ ዕቃዎቹ ከውጪ መገዛት ያለባቸው መሆኑ ታምኖበት በሚመለከተው አካል ሲወሰን የመንግስትን የግዥ ሕግን ተከትሎ ዕቃዎቹን ከውጭ አገር ይገዛል፤ ወይም እንዲገዛ ያደርጋል፤

13. cause organs other than the housing construction project to participate in the housing construction sector, where necessary, with the view to solve the housing problem of the City;

14. evaluate, provide support and follow up implementation as regards level of the prevention work in parts of the City exposed to flood.

24. Housing Construction Project Office

1. The project office, being directed by board, shall have the following powers and functions:-

a. construct or cause the construction of convenient and accessible residential houses that serve the residents of the City based on the demand identified by the Housing Development and Management Agency;

b. in coordination with the concerned bodies, ensure the availability of land and infrastructure for the houses it constructs or causes to be constructed;

c. strengthen the construction industry by applying and disseminating cost minimizing and new alternative house construction input technologies;

d. cause establishment of agrostone and related service institutions by the City Government for success of the housing development programme; supply for sale products which are beyond the needs of the project office; provide training and other services related to the use and application of such products;

e. purchase or cause the purchase of goods and construction materials necessary for the housing development programme; where it is believed and decided by the concerned body that such should be bought from abroad it shall effect or cause same in accordance with procurement laws of the government;

ረ. ከዲዛይን እስከ ኮንስትራክሽን ያሉት የስራ ሂደቶች ደረጃቸውን እንዲጠብቁ በማድረግ የቤት ልማት ፕሮግራሙ በቅልጥፍና እንዲከናወን ያደርጋል፤

ሰ. ለቤቶች ግንባታ የሚያስፈልገውን ዝርዝር የአካባቢ ልማት ፕላንና ዲዛይን ከከተማ ፕላን ጋር በሚስማማና ወጪ በሚቀንስ ሁኔታ በከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤

ሸ. ግንባታቸው ፹% በላይ የደረሱ ቤቶችን ብዛት በቤቶቹ አይነት ለይቶ በሰነድ ደረጃ እና እዝሁ ቤቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ፻% ሲደርስ የግንባታ ወጪውን ጭምር አንድ ላይ በማድረግ ቤቶችን ለቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ያስተላልፋል፤

ቀ. እንደ አስፈላጊነቱ በአስተዳደሩ ወይም በቦርዱ ሲታዘዝ ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ሌሎች ተጓዳኝ ተግባራትንና ግንባታዎችን ያከናውናል።

፪ ስለ ቦርድ አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባራት ዝርዝሩ በከተማዉ አስተዳደር ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፳፮. የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ በከተማው አስተዳደር የቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት የተገነቡና የተጠናቀቁ ቤቶችን አግባብነት ካላቸው ሠነዶች ጋር ይረከባል፤ በየቤቶቹ አይነትና አገልግሎት መረጃዎችን ይመዘግባል ያደራጃል፤ ለተጠቃሚው በህግ መሠረት ያስተላልፋል፤

፪ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተጠቀሰው ቢኖርም ለዕጣ ማውጣት ሂደቱ አመቺ እንዲሆን የግንባታ ሂደታቸው ፹% በላይ የደረሱ ግንባታዎችን በየቤቶቹ አይነት ለይቶ በሰነድ ደረጃ ከፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ በመረከብ ዕጣ ያወጣል፤

f. cause the speedy performance of the housing development programme by making the work process from design up to construction maintain the standards;

g. cause the preparation of the detailed local development plan and design necessary for the housing construction in a manner compatible with urban plan and cost minimizing condition by the Urban Plan Institute;

h. transfer to the Housing Development and Management Agency document of houses the construction of which is accomplished more than 80% by identifying them in type and those the construction of which is accomplished 100% along with their cost of construction;

i. perform as may be necessary such other related functions and constructions designated by the City Government or Board which help in achieving its objectives.

2. Details about the organizational structure, powers and functions of the board shall be determined by regulation issued by Cabinet of the City Government.

25. Housing Development and Management Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. receive houses constructed by the Housing Construction Project Office of the City Government which are accomplished, along with the appropriate documents; record and organize data according to the type and service of the houses; transfer to beneficiaries according to law;

2. notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, the Agency shall draw lot up on receiving from the Housing Construction Project Office houses, the construction of which is more than 80% accomplished, by categorizing into type of houses with the view to facilitate the drawing of lot;

፫ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት የተረከባቸውን ቤቶች ከማስተላለፉ በፊት በጋራ ህንፃ ህግ መሰረት በተደራጁ የባለቤቶች ማህበር እንዲተዳደር አስፈላጊውን አሟልቶ በሚመለከተው አካል በኩል እንዲመዘገብ ያደርጋል፤

፬ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ ቤት ፈላጊዎችን ብዛትና ቁጥር ለማወቅ የሚያስችል ምዝገባ ያካሂዳል፤ መረጃውን ያደራጃል ወይም በየክፍለ ከተማው እንዲደራጁ ያደርጋል፤

፭ አማራጭ የፋይናንስ ምንጮችን በማጥናት ህብረተሰቡ የቤት ባለቤት ሊሆን የሚችልበትን ጥናት በከተማው አስተዳደር ካቢኔ ሲጸድቅ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

፮ የከተማው አስተዳደር ለቤቶች ግንባታ የተበደረው ገንዘብ በወቅቱ እንዲመለስ ቤት ከተረከቡ ግለሰቦች ገንዘብ ባግባቡ መሰብሰቡን ይከታተላል፤

፯ በከተማ አስተዳደሩ ባለቤትነት ሥር ያሉ የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ሙሉ መረጃ በመያዝ ይመዘግባል፤ ያከራያል፤ ያስተዳድራል፤ በሽያጭ ወደግል ባለቤትነት የሚዛወሩበትን ሁኔታ አጥንቶ ለቢሮው ያቀርባል፤ በቢሮው ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፰ በከተማው አስተዳደር ባለቤትነት ሥር ያሉትን ህንጻዎች ይመዘግባል፤ ቤቶቹ የሚሻሻሉበትን ሁኔታ አጥንቶ በቢሮው በኩል ለከተማ አስተዳደሩ እንዲቀርብ ያደርጋል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤

፱ እንዳስፈላጊነቱ በከተማ አስተዳደሩ ወይም በቢሮው ሲታዘዝ ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ሌሎች ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

3. cause the houses it received in accordance with sub-article (1) of this Article to be registered through the concerned body, before it transfers, upon fulfillment of the necessary requirements to be administered by association of owners organized in accordance with condominium law,
4. carry out registration that enables identify quantity and number of house seekers at different levels; organize the data or cause it to be organized at each Sub-city;
5. conduct study on alternative finance sources whereby residents of the City become owner of house; cause same implemented upon approval by Cabinet of the City Government;
6. follow up proper collection of the cost of houses from the beneficiaries with the view to enable the City Government timely pay the loan it earned for the construction of houses;
7. register, with full information thereof, let and administer in accordance with appropriate law all residential and commercial houses belonging to the City Government, study conditions whereby such houses can be transfered to private owners on sale basis, implement same up on the approval by the Bureau;
8. register buildings belonging to the City Government, study conditions by which such buildings shall be improved and cause submission of same to the City Government through the Bureau, follow up the implementation upon approval;
9. perform, as may be necessary, such other activities designated by the City Government or Bureau that enable fulfillment of its objectives.

፳፮. የመንግስት ግንባታዎች ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ በከተማ አስተዳደሩ የሚከናወኑ ከቤቶች፣ መንገዶችና ወ.ሀ ግንባታ ውጪ ያሉ የሌሎች የግንባታ ፍላጎቶችን በመቀበል ጥናት ያደርጋል፣ ዲዛይን ያዘጋጃል ከተቋሙ አቅም በላይ መሆኑ በቢሮው ሲረጋገጥ ዲዛይኑ በግል አማካሪ ድርጅት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤

፪ የጨረታና የግንባታ ሂደቱን ከግንባታው ባለቤት ጋር በመሆን ያከናውናል፤ ያስተባብራል፤ ይመራል፤ የግንባታ ውሎች የግንባታ ሕግን መሰረት በማድረግ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፫ ግንባታዎች በጸደቀው ዲዛይን እና ውል መሰረት መሰራታቸውን እና ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ መሆኑን ባለሙያ በመመደብ ይቆጣጠራል፤ ከተቋሙ አቅም በላይ መሆኑ በቢሮው ሲረጋገጥ በግል አማካሪ ድርጅት አማካይነት ክትትል ያደርጋል፤

፬ የተለያዩ የግንባታ እና የዲዛይን አሰራር ማንዋሎችን እና ስታንዳርዶችን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤

፭ ለጎርፍ የተጋለጡ የከተማ ክፍሎችን በተመለከተ ጥናት ያደርጋል፤ እንዲጠና ያደርጋል፤ የመከላከያ ሥራ ለመሥራት ዲዛይን ያዘጋጃል፤ እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ለግንባታው ጨረታ ያወጣል፤ ግንባታውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡፡

26. Government Construction Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. undertake research on demands of construction undertaken by the City Government, with the exception of housing, roads and water construction; prepare design or cause the design to be prepared by private consultant where it is ascertained by the Bureau that the work is beyond capacity of the Agency;
2. perform, coordinate and direct the auction and progress of the construction together with the owner of the construction, cause construction contracts prepared in accordance with construction law; follow up and supervise the implementation of same;
3. supervise that constructions are carried out in accordance with the approved plan and contract by deploying experts; follow up through private consultant organization where it is ascertained by the Bureau that the work is beyond capacity of the Agency;
4. prepare or cause the preparation of different construction and design work manuals and standards;
5. undertake study or cause the undertaking of same on areas of the City endangered with flood; prepare or cause the preparation of design for carrying out protective work; give auction for the construction work; follow up and supervise the construction.

፳፮. የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለሥልጣን

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩. በከተማው አስተዳደር ክልል ውስጥ የግንባታ ዘርፉና የመሠረተ ልማት አውታር የሚመራበትን የሕግ ማዕቀፎች ያዘጋጃል፤ ሲፀድቅም ተፈጻሚነታቸውን ይከታተላል፤

፪ አግባብነት ባለው የፌደራል መንግስት አካል የሚወሰነው እንደተጠበቀ ሆኖ በከተማው አስተዳደር ክልል ውስጥ የግንባታውን ኢንዱስትሪ የአቅም ክፍተት በጥናት ላይ ተመስርቶ ይሞላል፤ አዳዲስ አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ለማሻሻል ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፤ ያፈላልጋል፤ ልምድ ይቀስማል፤ ያላምዳል፤ ያሰርዛል፤

፫ በከተማዋ የሚንቀሳቀሱ የኮንስትራክሽን ሴክተር አካላት ባለሙያዎችን፣ አማካሪዎችን፣ የስራ ተቋራጮችን፣ የግንባታ መሳሪያ አቅራቢዎችን ይመዘግባል የሙያና የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይሰጣል፤ ፈቃድ ያድሳል፤ ይሰርዛል፤ ሕጋዊ ፈቃድ ይዘው መስራታቸውን ያረጋግጣል፤

፬ የግንባታ ግብአትና የጉልበት የገበያ ዋጋ ከፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ጋር በማጥናት የዋጋ ተመን ያወጣል፤ በካቢኔ ሲጸድቅ ለአስተዳደሩና ለዘርፍ ተጠቃሚ አካላት ያሰራጫል፤

፭ በግንባታው ዘርፍ ከወል ጋር የሚከሰቱ አለመግባባቶችን በቅድሚያ በማየት ይፈታል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤

፮ የግንባታ ዘርፍ የመረጃ መረብና ማዕከል እንዲኖር ያደርጋል፤ መረጃዎችን ይመዘግባል፤ ወቅታዊ ያደርጋል፤ ይተነትናል፤ ውጤቱን ለህትመት ያበቃል፤ ያሰራጫል፤

27. Construction Industry Development and Regulatory Authority

The Authority shall have the following powers and functions:-

1. prepare legal framework governing the construction sector and infrastructure development works within boundary of the City; follow up implementation of same up on approval;

2. notwithstanding what is decided by the concerned organ of the Federal Government, fill the capacity gap of the construction industry in the City based on study; search for and conduct study on new alternative technologies; share experience; adopt and internalize same;

3. register and issue license of profession and competency to construction professionals, consultants, contractors and suppliers of construction materials in the City; renew, terminate the license; and ascertain that they are working with legal license;

4. issue price cost by undertaking research, in cooperation with the Finance and Economic Development Bureau, on construction input and labour market value; disseminate same to the beneficiaries of the sector as well as the City Government upon approval by the Cabinet;

5. resolve primarily disputes arising out of contracts of the construction sector; supervise the implementation thereof;

6. cause the existence of information network and center; register, update, analyze information thereof; publish the result and disseminate same;

፯ የግንባታ ግብአት ናሙናዎችን ከማምረቻ ቦታዎች በመውሰድ በላብራቶሪ ጥራታቸውን ያረጋግጣል፤ ችግር ባለባቸው ላይ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤ በተጠየቀ ጊዜ ለሌሎች ተቋማትና ግለሰቦች አስፈላጊውን ክፍያ በማስከፈል የግንባታ ግብአት የጥራት ምርመራ ያካሂዳል፤ ውጤቱንም ያሳውቃል፤

፳፰. የህብረተሰብ ተሳትፎ ልማት ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ በከተማዋ ውስጥ በአካባቢ መሻሻል ለሚለሙ አካባቢዎች የልማት አፈፃፀም ስትራቴጂዎችን ነድፎ በቢሮው አማካይነት ለካቢኔ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፪ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ችግርና የልማት ፍላጎት እንዲለይ የልማቱ ቀጥተኛ ተሳታፊና የልማቱ አንቀሳቃሽ ኃይል እንዲሆን በየአካባቢው የልማት አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፤ ለአደረጃጀቶቹም የህግ ማዕቀፍ እንዲዘጋጅ በማድረግና በማስፀደቅ ሥራዎችን ይመራል ያስተባብራል፤

፫ አማራጭ የፋይናንስ ምንጮችን በመፈለግ ሲፈቀድ የአካባቢውን ህብረተሰብ የልማት ሥራ ያግዛል፤ ከህብረተሰቡ የሚሰበሰቡ የቁሳቁስ፣ የጉልበትና፣ የገንዘብ መዋጮዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤

፬ በአካባቢው የተለዩ የህዝቡ ፍላጎቶች በሥራ ላይ የሚውሉበትን የግንባታ ፕላን እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ለሚመለከተው አካል አቅርቦ ያስፀድቃል፤

7. confirm the quality of construction inputs through laboratory test by taking sample from production sites; take the necessary measure upon those with quality problem; undertake quality checking service to other institutions or individuals upon request by charging them the necessary fee.

28. Public Participation Development Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. design and submit development implementation strategies to the Cabinet through the Bureau, for areas within the City that are to be developed due to local upgrading; implement same up on approval;

2. cause the establishment of development structures in different parts of the City with the view to enable the society identify problems and development demands of the specific area, directly participate and become moving force of the development; coordinate and direct activities by causing preparation and approval of legal framework for such structures;

3. support developmental activities of a specific area by searching and upon approval of alternative financial sources; follow up the proper utilization of material, labour and monetary contributions of the society;

4. cause the preparation of construction plan that enables realization of demands of the society identified in the specific area; submit same to the concerned organ for approval;

፭ የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርጎ የተሰራውን የግንባታ ፕላን ለመተግበር የሚያስችል የድርጊት መርሃ ግብር ያዘጋጃል፤ ለተግባራዊነቱም ድጋፍ ያደርጋል፤

፮ በአካባቢ መሻሻል ልማት የሚለቀቅ ቦታ ካሳና ምትክ ቦታ የሚያስፈልገው ከሆነ ይህንኑ በመለየት ተገቢውን መስተንግዶ አንዲያገኙ ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል፤ ክትትል ያደርጋል፤

፯ በአካባቢ መሻሻል ወቅት ለሚከናወን በኅብረተሰብ ተሳትፎ ለሚሠራ የግንባታ ስራ ዲዛይን ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ የጨረታ እና የኮንትራት አስተዳደር ሥራዎችን ያከናውናል፤ የግንባታ ሂደቱን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፰ የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ የአካባቢ ልማት ግንባታ ሥራዎች አጠናክሮ ነዋሪውን በማስተባበርና በማሳተፍ ማስቀጠል የሚያስችሉ ልዩ ልዩ የጥናት ሥራዎች በማከናወን ሲፀድቁ ሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

፱ በህዝቡ የተከናወኑ የልማት ስራዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተገቢው ጥገናና ጥበቃ አንዲደረግላቸው ይከታተላል፤ ይደግፋል፤

፲ ምርጥ የህዝብ ተሳትፎ ተሞክሮዎችን ይለያል ፤ይቀምራል፤ ያስፋፋል፡፡

ዘርፍ አሥራ አንድ

፳፱. የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሥልጣንና ተግባር ቢሮው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ የገቢዎች ባለሥልጣን ተጠሪነቱ ለከንቲባዉ መሆኑ ንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮዉ ቴክኒካዊ በሆኑ ጉዳዮች ባለሥልጣኑን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤

5. prepare action plan enabling implementation of the construction plan prepared based on needs of the society; provide support for the implementation of same;
6. identify and inform to the concerned organ where a land to be cleared due to local upgrading deserves compensation and substitute plot of land for the purpose of appropriate service; follow up same;
7. prepare or cause the preparation of design for construction works done by public participation during local upgrading activities; undertake auction and contrat administering activities; follow up and control the construction process;
8. undertake different studies and cause the implementation thereof, up on approval, on how to scale-up local development construction activities done based on needs of the society by coordinating and participating the residents;
9. follow up and support the proper repair and conservation of developmental works carried out by the society with the view that they are properly utilized;
10. calper, compose and disseminate best practices of public participation.

Section seven

29._ Powers and Functions of Bureau of Finance and Economic Development

The Bureau shall have the following powers and functions:

1. notwithstanding that the Revenue Authority is accountable to the Mayor, the Bureau shall coordinate and direct the activities of Authority as regards technical matters ;

፪ በከተማው አስተዳደር አካላት ተዘጋጅቶ የሚቀርብለትን የበጀት ጥያቄ ና የክፍለ ከተማዎችን የበጀት ድልድል መርምሮ የተጠቃለለ ዓመ ዊ በጀት ያቀርባል፤ ንደአስፈላጊነቱ ተጨማሪ በጀት በማዘጋጀት ለከንቲባው/ለካቢኔ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤

፫. ባልተማከለ የበጀት አስተዳደር ሥርዓት መሠረት የክፍለ ከተማዎች የበጀት ድልድል ቀመር አዘጋጅቶ ያቀርባል፤ ሲጸድቀው ተግባራዊ ያደርጋል፤ ለክፍለ ከተማዎች የሚሰጠው የበጀት ድጎማ በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ ምርመራ ያደርጋል፤

፬. በገቢዎች ባለሥልጣን የሚሰበሰበው ንዲሁም በብድርና በስጦ የሚገኘውን ገቢ፤ የከተማውን አስተዳደር ገንዘብ፤ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ብድርና የተለያዩ ፈንዶች ይጠብቃል፤ ያስተዳድራል፤ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

፭. አዳዲስ የግብር ና የ ሪፍ ማሻሻያ ጥናቶች በማዘጋጀት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተገቢውን ይፈጽማል፤

፮. አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ከሀገር ውስጥ ምንጮች በከተማው አስተዳደር ስም ይበደራል፤

፯. የቴክኒክ፣ የማቴሪያልና የገንዘብ ድጋፍ ከከተሞች ከዕርዳ ሰጪ አገሮችና ድርጅቶች ያፈላልጋል፤

፰. የከተማውን አጠቃላይ የሂሳብ አያያዝ ይመሰር ል፤ የሂሳብ ደረሰኞችን፣ ቅጾችንና መዛግብቶችን አሳትሞ ለማዕከል መሥሪያ ቤቶችና ለክፍለ ከተማዎች ያሰራጫል፤ አጠቃላይ የፋይናንስ ሪፖርት ያቀርባል፤

፱. አጠቃላይ የማህበረ-ኢኮኖሚ ችግሮችን ለመፍ ት የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ተሳትፎ የሚያበረ የከተማውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስልቶች ያዘጋጃል ሲፈቀድም አፈጻጸሙን ይከተላል፡፡

2. prepare and submit to the Mayor/Cabinet a consolidated annual budget or supplementary budget, as may be necessary, upon analyzing recurrent budget proposal received from the City Government organs and budgetary allocation of Sub-Cities and administer same in accordance with the law upon approval ;
3. prepare and submit budgetary allocation formula of sub-cities based on the decentralization principle of budget administration, implement same upon approval; inspect the expenditure of budget subsidy allocated to sub-cities;
4. custody the income collected by Revenues Authority from donation and loan; safeguard and administer the City Government’s finance, local and external loans and various funds; ensure that they are properly utilized;
5. submit recommendations of new revisions on taxation and tariffs, implement same upon approval;
6. borrow money in the name of the City Government from internal sources in accordance with the appropriate law;
7. search for technical, material and financial supports from cities, donor countries and organizations;
8. establish general accounting systems of the City Government, publish and distribute financial receipts, formats and registers to the central organs of the Government and Sub-Cities; submit consolidated financial report;
9. prepare the socio-economic development strategy of the City that motivates the participation of the private sector to solve the overall socio-economic problems of the City; implement same upon approval;

- ፲. የከተማውን የኢኮኖሚ አካውንት፣ የኢንቨስትመንት ፕሮግራም ና የመንግሥት ወጪ ፕሮግራም በማዘጋጀት ያቀርባል፤
- ፲፩. የካፒ ል ፕሮጀክትቶች ከአጠቃላይ ፕላን ጋር መጣጣሙን ያረጋግጣል፤ የዕቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፤
- ፲፪. ብሔራዊ የሥነ ሕዝብ ፖሊሲዎች ከከተማው ተጨባጭ ሁኔ ጋር በተገናዘበ መልኩ ሥራ ላይ ንዲውሉ ያደርጋል፤
- ፲፫. በፖሊሲ ጉዳዮች ጥናትና ምርምር በማካሄድ ለፖሊሲ ውሳኔ የሚረዱ ሃሳቦችን ያቀርባል፤
- ፲፬ ከከተማው አጠቃላይ ሀብት ጋር የተጣጣመ የረጅም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ዕቅድ በከተማ ደረጃ በማዘጋጀት የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም አፈጻጸሙን በመከታተልና በመገምገም ሪፖርት ያቀርባል፤
- ፲፭. መንግሥት ዋና ያልሆኑ ድርጅቶችን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ የልማት ፕሮግራሞች ወይም ፕሮጀክቶችን ዕቅድ ተቀብሎ ያበለፀጋል፤ ያዕድቃል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙንም ከመንግሥት የትኩረት አቅጣጫ አንጻር መሆኑን በመከታተልና በመገምገም ሪፖርት ያቀርባል፤
- ፲፮. መንግሥት ዋና ያልሆኑ ድርጅቶች የሚያቀርቧቸው ፕሮጀክቶች አግባብነት በማረጋገጥ ስምምነቶችን ይመሰር ል፤ አፈጻጸማቸውን ይከተላል፤
- ፲፯ የከተማውን አስተዳደር ዓመታዊ ሒሳብ አጠቃሎ ይይዛል፤ በዋና አዲተር ያስመረምራል፤
- ፲፰ በመንግሥት ግዢና ንብረት አስተዳደር ፖሊሲዎች፣ መርሆዎችና አፈጻጸሞች ይከታተላል አስተዳደሩንም ያማክራል፤ ለአስተዳደሩ መሥሪያ ቤቶች የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፤

- 10. prepare and submit the economic account of the City, investment program and government expenditure program;
- 11. ensure that capital projects are in conformity with the general plan, cause monitoring and evaluation of the implementation of plans;
- 12. cause the implementation of National Population Policy in compliance with the existing realities of the City;
- 13. undertake research and studies on policy matters and submit policy proposals for decisions.
- 14. prepare and submit recommendation upon the long, medium and short term plan compatible to the general resource capacity of the City; up on approval of same, submit report of execution by follow up and evaluation;
- 15. direct and coordinate non-governmental organizations; accept, appraise and approve their program or project plans, provide support; submit report by following up and evaluating that such plan is executed in accordance with priority concerns of Government;
- 16. conclude agreements and follow up the implementation of projects proposed by Non-Governmental Organizations in ascertaining their appropriateness;
- 17. keep the consolidated annual account of the City Government; cause it examined by the General Auditor;
- 18. follow up and advise the City Government on Government procurement and property administration policies, principles, and execution; provide technical support to the offices of the City Government on such issues.

፲፱ የመንግሥት ሀብትና ንብረት በአግባቡ ተጠብቆ ሥራ ላይ መዋሉን ለማረጋገጥ የወስጥ ኦዲት በሴክተር መሥሪያ ቤቶች፣ በክፍለ ከተሞችና በወረዳ እንዲቋቋሙ ያደርጋል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤ የሙያ ድጋፍና ሥልጠና በመስጠት ዘመናዊ የወስጥ ኦዲት አሠራር ሥርዓት እንዲሰፍን ያደርጋል፤

፳ የወስጥ ኦዲት መመሪያዎች፣ ማኑዋሎችና የሙያ ሥነ ምግባር ደንብ በማዘጋጀት ሥራ ላይ እንዲወልዱ ያደርጋል፤ የኦዲት ራፖርቶችን ተቀብሎ ይገመግማል፤ የተገኙ ድክመቶች እንዲታረሙ ተገቢውን ክትትል በማድረግ የመንግሥት ሀብትና ንብረት እንዲጠበቅ ያደርጋል።

ዘርፍ አሥራ ሁለት
የጤና ቢሮና የሚያስተባብረው አካል ስልጣንና ተግባር

፴. የጤና ቢሮ

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ የሀገሪቱን የጤና ፖሊሲና ደረጃ በማገናዘብ የከተማውን የጤና አገልግሎት ደረጃ ያወጣል፤ ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል፤ በጤና ጉዳዮች ላይ የግንዛቤ ማስፋፊያ ትምህርት ለከተማው ነዋሪ አመቺ በሆነ ዘዴ ይሰጣል ወይም ንዲሰጥ ያደርጋል፤

፪. አጠቃላይ የሆነ የተላላፊ በሽ ዎች ቁጥጥርና ቅኝት ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከላከላል፤ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ወረርሽኝ ሲነሳ ከሚመለከቱ ቸው አካላት ጋር በመተባበር ይከላከላል፤

፫. የ ናቶችና ህጻናት ጤና ንክብክቤ አገልግሎት ይሰጣል ወይም ንዲሰጥ ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤

፬. በአስተዳደሩ ባለቤትነት ሥር ያሉ ሆስፒታሎችንና የሕክምና ማሰልጠኛ ተቋማትን በሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤

19. Cause internal audit established within the sector offices, Sub-Cities, and wereda with the view to ensure that government resource and property is properly kept and used; follow up their execution; cause modern internal audit procedure implemented by providing professional support and training;

20. Prepare and implement internal audit directives, manuals and code of ethics; accept and evaluate audit reports; cause errors be corrected through follow up and thereby government resource and property kept properly.

Section Twelve
Powers and Functions of the Health Bureau and Organs it Coordinates

30. Bureau of Health

The Bureau shall have the following powers and functions to:

1. establish health service standards and ensure its implementation in accordance with the National Health Policy and Standards; provide or cause to be provide health awareness raising education to the residents of the City;

2. control, conduct surveillance, supervise, prevent and collect information concerning communicable disease upon conducting survey and investigation; prevent epidemic diseases in collaboration with appropriate organs;

3. provide or cause the provision of mothers and children health care service and supervise the same;

4. administer, in accordance with the law, hospitals and health care training institutions owned by the City Government;

- ፭. ከፌዴራል መንግሥት ና ከዕርዳ ሰጭ ድርጅቶች ለተለያዩ ኘርግራሞች ማስፈጸሚያ የሚሰጡ መድኃኒቶችንና የሕክምና መሳሪያዎችን ያሰራጫል፤
- ፮. የባህል ሕክምና ከዘመናዊ ሕክምና ጎን ተጠናክሮ የሚሄድበትን ሥልጣት ይቀይሳል፤
- ፯. የጤና አገልግሎት ኘርግራሞችን ከሚያካሂዱ መንግሥ ዊ ያልሆኑ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር ስምምነቶችና ውሎች ይፈጽማል፤ አፈጻጸማቸውን ይከተላል፤
- ፰ በከተማው ውስጥ የሚከናወኑ የኤች.አይ.ቪ. /ኤድስና ሌሎች በሽታዎች ቁጥጥር መረጃ ያጠናቅራል፤ በአግባቡ በመተንተን ለሚመለከቱ ቸው ያቀርባል፤
- ፱ የጤና አጠባበቅ የምክርና የመረጃ አገልግሎት ያደራጃል፤ ይሰጣል፡፡
- ፲ መንግስት ዊ ጤና ተቋሚት የሚሰጡትን የሕክምና መረጃዎች ያረጋግጣል፤ ይከተላል፤ ንደ አስፈላጊነቱም ርምጃ ይወስዳል፡፡

፴፩ የኤችአይ ቪ/ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት
 የኤች.አይ.ቪ.ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፲፩/፲፱፻፺፭ የተደነገገው ስልጣንና ተግባር፣ ንዲሁም አደረጃጀትና አሰራር ይኖረዋል፡፡

ዘርፍ አሥራ ሦስት
የፍትሕ ቢሮና የሚያስተባብራቸው አስፈጻሚ አካላት
ሥልጣንና ተግባር

፴፪. የፍትሕ ቢሮ

ቢሮው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

- ፩ የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽሕፈት ቤትን፣ ና የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የጥያቄ አስተዳደር ጉባኤ ጽህፈት ቤትን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ንዲሁም የፍትህ ስርአት ማሻሻያ ፕሮግራምን ይፈጽማል፤ በ ነዚህና በሌሎች የአስተዳደር የፍትሕ አካላት መፈጸሙን ያረጋግጣል፤

- 5. distribute medicens and medical equipments that are provided by the Federal Government and donor organizations for the implementation of different programs;
- 6. develop strategies for the application of traditional medicens and treatment together with modern/contemporary medicens;
- 7. conclude agreements and contracts and sign agreements with Non-Governmental charity organizations that conduct programs of medical services and follow up the implementation of same;
- 8. organize data on the activities undertaken to control and prevent H.I.V/AIDS and other diseases in the City, submit the results of the analysis of the data to the appropriate organs;
- 9. organize and provide health care counseling and information services.
- 10. ensure medical information given by government health institutions, follow up, and take measures where necessary.

31. H.I.V/AIDS Prevention and Control Office

The Office shall have the powers and functions as well as organization structure and operation defined in Proclamation No.11/2003 of the Addis Ababa City Government.

Section Thirteen
Powers and Functions of Bureau of Justice and Other Executive Organs it Coordinates

32. Bureau of Justice

The Bureau shall have the following powers and functions:

- 1. direct and coordinate the Office of the Code Enforcement Service, and Judicial Administration Council Office of the Social Courts; implement the justice reform program and ensure implementation of same by these and other justice organs of the City Government.

፪ በሕግ ጉዳዮች የከተማው አስተዳደር ዋና የህግ አማካሪ ሆኖ ይሠራል፤ በቢሮዎች፣ በሌሎች አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ሲጠየቅ የሕግ ምክር ይሰጣል፤

፫ የአስተዳደሩን ና የነዋሪዎችን መብትና ጥቅም ለማስከበር አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በፍርድ ቤት ና በማናቸውም የዳኝነት ስልጣን በተሰጠው አካል ወይም በግልግል ጉባዔ ክስ ይመሠር ል፤ ክስ ንዲመሠረት ያደርጋል፤ ወይም በህግ መሠረት ጣልቃ በመግባት ወይም መቃወሚያ በማቅረብ ይከራከራል፤

፬ በካቢኔው በሚፀድቅ ወይም በፀደቀ መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት የራሳቸው የሕግ አገልግሎት ንዲኖራቸው ከተፈቀደላቸው አካላት በስተቀር ቢሮዎች፣ የከንቲባው ጽህፈት ቤትንና የከተማው ሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤትን ጨምሮ ሌሎች አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ሲከሰሱ ወይም ሲከሰሱ በዳኝነት አካላት ፊት ወክሏቸው በየስማቸው በሕግ መሠረት ይከራከራል፤ የማያዋጡ ክርክሮች ንዳይካሄዱ ወይም ንዲቋረጡ ያደርጋል፤ የራሳቸው የሕግ አገልግሎት ንዲኖራቸው በካቢኔው የተፈቀደላቸው ሌሎች የከተማው አስተዳደር አካላት ተከራካሪ የሆኑባቸውን የፍትሐብሔር ክርክሮችና የመብት ጥያቄዎች አያያዝ ንደአስፈላጊነቱ ይከተላል፤ የማስተካከያ ርምጃዎችን ይወሰዳል፤ ወቅ ሞሪ ሪፖርት ንዲቀርብለት ያደርጋል፤ ንዲሁም ለሕግ አገልግሎቶቹ ብቃት ያለው የሰው ይል የተመደበላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፤

፭ የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ንደተጠበቁ ሆኖ የክፍለ ከተማ ንዲሁም የወረዳ የፍትህ ጽህፈት ቤቶችን በሙያ ረገድ በበላይነት ይቆጣጠራል፤ ቢሮውም ሆነ ጽህፈት ቤቱ የህግ ባለሙያ ችግር ሲያጋጥማቸው ከአንድ ክፍለ ከተማ ወይም ወረዳ የፍትህ ጽህፈት ቤት ወደ ሌላ ክፍለ ከተማ የፍትህ ጽህፈት ቤት ወይም ወደ ቢሮ ወይም ከቢሮ ወደ ጽህፈት ቤት በዝውውር ወይም በደረጃ ድገት በመመደብ ለተፈጠረው ችግር መፍትሔ በመስጠት ንዲሰራ ያደርጋል፤

2. be chief advisor to the City Government on legal matters; provide legal advices to Bureau and other executive organs upon request;
3. institute, cause to institute or intervene in suits or present objection before courts and any adjudicating organ or arbitration commission whenever it deems necessary to protect the rights of the City Government and the interests of residents;
4. represent in litigations Bureaux, Office of the Mayor including Office of the General Manager, other executive and municipal organs with the exception of organs permitted to have their own legal service unit in accordance with organizational structure approved by the Cabinet; terminate non-viable litigations, follow up the handling of civil suits and claims in which organs of the City Government that are permitted to have their own legal service unit are a party as may be necessary; take corrective measures and request periodic reports; ensure that qualified personnel are assigned to such units;
5. without prejudice to the provisions of this proclamation, supervise Justice Offices of the Sub-Cities or wereda's on matters of profession; in cases of shortage of legal experts within the Bureau and the Offices, assign same through transfer or promotion from the Justice Offices of a Sub-City or Wereda to the other or to the Bureau or from the Bureau to the Offices for solving problems encountered;

፮ ከንቲባው ወይም የቢሮ ላፊዎች ከሌላ ወገን ጋር የሚያደርጓቸውን ስምምነቶችና ውሎች ሲጠየቅ ያዘጋጃል፤

፯ አዳዲስ ሕጎች ንዲወጡ ሃሳብ ያመነጫል፤ በነባር ሕጎች ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ የማሻሻያ ሃሳቦችን ያቀርባል፤ ንዲሁም ከሌሎች ቢሮዎች፣ የሙያና የብዙ ን ማገባባታት አዲስ ሕግ ንዲወጣ ጥያቄ ሲቀርብ ንደየአግባቡ ጥናት ያደርጋል፤ የሕግ ረቂቅ በማዘጋጀት ያቀርባል፤

፰ የሕግ ምርምርና ጥናት ያካሂዳል፤ የከተማውን ነዋሪና የሚያስተባብራቸውን አካላት ባልደረቦችን ንቃተ-ሕግ ለማዳበር የሕግ ትምህርትና ስልጠና ይሰጣል፤ የሕግ ትምህርትና ሥልጠናን በተመለከተ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር ይተባበራል፤ የአስተዳደሩን ሕጎች በማሰባሰብ ለጥናትና ለምርምር ሥራ በሚያመች መንገድ ያደራጃል፤ የአስተዳደሩን ሕጎች የማሰባሰብና የማሰራጨት ሥራ ያከናውናል፤

፱ በከተማው በተለያዩ ሀይማኖቶችና እምነቶች ተከታዮች መካከል ሠላምና መከባበር እንዲሰፍን ለማድረግና ግጭትንም ለመከላከል እንዲቻል አግባብነት ካላቸው የፌደራልም ሆነ የከተማው አስተዳደር መንግሥት አካላት፣ የኃይማኖት ተቋማትና ከሌሎች ማናቸውም አካላት ጋር በመተባበር ይሠራል።

፴፫. የደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት

ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ የደንብ ማስከበርን የሚመለከቱ ሕጎችና ደንቦች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከተላል፤ ሕገወጥነትን ይከላከላል፤

፪ የጽዳት መንገድ፣ ሕገ-ወጥ ንግድ፣ ሕገ-ወጥ ግንባና ሌሎች ደንብ መተላለፍን ይቆጣጠራል፤ በሕግ መሠረት ተገቢው ርምጃ ይወስዳል ወይም ንዲወሰድባቸው ያደርጋል፤

፫ የከተማን ደንብ ከማስከበር ጋር በተያያዘ በተለያዩ መንግሥ ዊ አካላት፣ ማሕበራትና ድርጅቶች ሲጠየቅ ድጋፍ ያደርጋል፤ ንዳስፈላጊነቱም ሥልጠና ይሰጣል፤

6. prepare, upon request, agreements and contracts in which the Mayor or Bureau Heads are involved with other parties;

7. initiate new laws, amendments of laws based on research and studies, conduct studies for the enactment of new laws upon the request of Bureaux, professionals and civil associations; prepare and submit draft laws;

8. Conduct legal research and studies; provide legal education to raise the legal conciousness of the residents; cooperate with the appropriate organs on legal education and training; organize the laws of the City Government in a way comfortable for research and studies; compile and distribute the laws of the City;

9. Work in collaboration with pertinent Federal as well as the City Government organs, religious institutions and other organs to ensure that peace and mutual respect will prevail among followers of different religions and beliefs, and to be able to prevent conflicts within the City.

33. Office of the Code Enforcement Service

The Office shall have the following powers and functions :

1. follow up the implementation of laws and regulations regarding code enforcement; prevent illegality;

2. control non-hygienic, illicit trade, unauthorized construction and other violation of laws; take or cause to be taken legal measures on same;

3. render support upon request, to Governmental organs, associations and organizations operating in connection with code enforcement in the City, give training as may be necessary;

፬ የከተማው ነዋሪ የከተማው የደንብ ማስከበር አገልግሎት የሥራ ክንውንን በተመለከተ ወቅ ዊ መረጃ የሚያገኝበትን ሁኔ ያመቻቻል፤ የከተማው ነዋሪዎች ለአገልግሎቱ መጠናከር ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርግ የሚችልበትን ሁኔ ከሚመለከ ችው አካላት ጋር በመቀናጀት ይሰራል፤

፭ የጽህፈት ቤቱ ዝርዝር አደረጃጀትና አቋም በካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፴፬. የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ጽህፈት ቤት

ጽህፈት ቤቱ በዚህ አዋጅ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፴፩/፲፱፻፺፱ የተደነገገው ስልጣንና ተግባር፤ ንዲሁም አደረጃጀትና አሰራር ይኖረዋል።

ዘርፍ አሥራ አራት

የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮና የሚያስተባብራቸው

አስፈጻሚ አካላት ሥልጣንና ተግባር

፴፭ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ

ቢሮው በምክትል ከንቲባ ደረጃ በሚሾም ሀላፊ የሚመራ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ እያንዳንዱ ቢሮ ተጠሪነቱ ለከንቲባው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ፖሊሲ ትግበራና ቅንጅት ሲባል የኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮን፤ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮን፤ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮንና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላትን ያስተባብራል፤ ያቀናጃል፤

4. facilitate ways by which residents of the City will have access to up to date information on the activities of the Code Enforcement Services of the City; work in collaboration with concerned organs on the ways of obtaining the support of the City residents to strengthen the service;

5. Details about organization and structure of the Office shall be determined by regulation issued by the Cabinet.

34. Office of the Judicial Administration Council of the Social Courts

Without prejudice to the provisions of this Proclamation, the Office shall have the powers and functions as well as organization structure and operation stated under the Addis Ababa Judicial Administration of the Social Courts Establishment Proclamation No.31 of 2007.

Section Fourteen

Power and Functions of Land Development and Management Bureau and Executive Organs it Coordinates

35. Land Development and Management Bureau

The Bureau, being headed by official appointed at the level of deputy mayor, shall have the following powers and functions:-

1. without prejudice to that each Bureau is accountable to the Mayor, cooperate and coordinate Bureau of Construction and Housing Development, Bureau of Micro and Small Scale Enterprises Development, Bureau of Road and Transport, and Municipal Service Organs for the purpose of implementation and coordination of the urban development and construction policy;

- ፪ የመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ኤጀንሲን፣ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤትን፣ የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣንን፣ የከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት፣ የመሬት መረጃና ቴክኖሎጂ ማዕከልን፣ የተቀናጀ የመሬት መረጃ ሥርዓት ዝርጋታ ፕሮጀክት ማስተባበርያ ጽህፈት ቤትን፣ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲን፣ የይዘታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤትን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል ያቀናጃል፤
- ፫ ስለከተማው ቦታዎች የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች አመዘጋገብና መረጃ አያያዝ የወጡ ፖሊሲዎችና ሕጎች መፈፀማቸውን ይከታተላል ከሕግ ውጪ በሚሰሩ የቦታ ማስተላለፎች ፣ መረጃ አያያዞች ላይ እርምጃ ይወስዳል፤ ያስወስዳል፤
- ፬ ከተማዋ በፕላን እድትመራ የከተማው የመሬት አጠቃቀምና ግንባታ አፈፃፀም የወጡ ፕላኖችን የተከተሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ሥርዓት ይዘረጋል፤
- ፭ በከተማዋ የመሬት አቅርቦትና ፍላጎቱ ሚዛኑን ጠብቆ መሄድ እንዲችል የተለያዩ ጥናቶችን በማከናወን የመፍትሄ እርምጃዎችን ይወስዳል፤
- ፮ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት አፈፃፀምና መሬት ለተጠቃሚዎች የሚፈቀድባቸው ሥርዓቶች የሚመሩባቸውን የአገልግሎት አሰጣጥ መመሪያዎች በጥናት ወቅታዊ ያደርጋል ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤
- ፯ የመሬትና የከተማ ልማት ማምጣት የሚያስችል የህብረተሰብ ተሳትፎ በየአካባቢው እንዲደራጅ ድጋፍ ያደርጋል፤
- ፰ ቢሮው የታችኛውን የአስተዳደር መዋቅር የግምገማ ውጤት ወስዶና ከተጨማሪው ለስራው ካለው ፋይዳ ጋር መዝና እርምጃ ይወስዳል፤ ያስወስዳል ለሚመለከታቸው አካላት ያሳውቃል፤

- 2. superiorly direct, coordinate and integrate the Land Development and City Renewal Agency, Land Bank and Transfer Office, Building Permit and Control Authority, Urban Plan Institute, Land Information and Technology Centre, Integrated Land Information System Installation Project Coordination Office, Immovable Property Registration and Information Agency, Title Administration Transitional Period Service Project Office;
- 3. follow up proper implementation of the registration and keeping date of land improvable properties of the city based measures. Cause however to be taken where execution of transfers and keeping data country to law.
- 4. install a system which ensures the land use and construction in the city accordance with the plans issued.
- 5. conduct studies and take measures to strike the balance between the demand and supply of land within the City.
- 6. make update, by conducting study development directives of service delivery by which land and administration execution and produces of permitting land to the users is regulated and follow up its execution.
- 7. provide support for the organization of public participation at areas of the City to create society based land and city development;
- 8. take corrective measure or cause measures to be taken and inform for appropriate bodies, after receiving evaluation results from the lower structure by relation it with its purposes with the task;

፱ እስከታችኛው መጨረሻ እርክን የሚኖረውን ቢሮውን የሚመለከቱ ቀን ተቀን ቴክኒካዊ ውሳኔ የሚሻን ጉዳዮች ይወስናል ይተገብራል፤ አንዲወሰን ያደርጋል ያስተገብራ ይከታተላል ይቆጣጠራል፤

፲ የቻርተሩና የዚህ አዋጅ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ በመሬት ልማት ተቋማት መካከል የባለሙያ እጥረት ሲፈጠር ከአንዱ ተቋም ወደ ሌላው ተቋም ወይም ወደ ቢሮው በጊዜያዊነት ወይም በዝውውር ወይም በደረጃ ዕድገት በመመደብ ለተፈጠረው ችግር መፍትሔ በመስጠት እንዲሰራ ያደርጋል፡፡

፴፮ የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን፤

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

፩ መሬት የተፈቀደላቸው አልሚዎች ወይም ህጋዊ የመሬት ባለይዞታዎች በከተማው መዋቅራዊና በአካባቢ የልማት ፕላኖች እንዲሁም የግንባታ ደረጃ መሰረት እንዲገነቡ የፕላን ስምምነት መረጃ ይሰጣል፤

፪ የፕላን ስምምነት የተሰጣቸው አልሚዎች ወይም ህጋዊ የመሬት ባለይዞታዎች በከተማው መዋቅራዊና በአካባቢ የልማት ፕላኖች እንዲሁም የግንባታ ደረጃና ህግ የሚፈልገውን አሟልተው የሚቀርቡለትን የግንባታ ዲዛይኖች አግባብነት ባለው ህግ መሠረት መርምሮ ያፀድቃል የግንባታ ፈቃድ ይሰጣል፤ በጸደቀው ዲዛይንና በተሰጠው የግንባታ ፈቃድ መሠረት መገንባታቸውን ይቆጣጠራል፤

፫ የግንባታ ማሻሻያና የእድሳት ጥያቄዎችን በተመለከተ አግባብ ባለው ህግ መሠረት መርምሮ ፈቃድ ይሰጣል፤

9. decide cause to he decides issues which needs day to day technical decisions which extends to last structure,abd implement, cause to be implemented by same;

10. assign through transfer or promotion in cases of shortage of legal experts within the land development institutions, assign same through transfer or promotion from one institution to other or to the Bureau.

36. Building Permit and Control Authority:-

The Authority shall have the following powers and functions:-

1. issue plan agreement document to developers to whom land has been allocated or legal possessors of land to build in accordance with the structural and local development plans as well as levels of construction;

2. investigate and approve construction designs, which are presented by developers or legal possessors of land to whom plan agreement has been issued after fulfillment of requirements provided for the structural and local development plans as well as construction level and law, on the basis of appropriate law; issue building permit to same; control that the construction is in accordance with the approved design and issued building permit;

3. investigate into and issue license regarding matters of renewal and improvement of construction based on appropriate law;

፬ በግንባታ ቦታዎች የሚቀርቡ ግብአቶች በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለሥልጣን በተረጋገጠው ጥራት መሠረት መሆኑን ያረጋግጣል፤ የጥራት ጉደለት አለበት ብሎ ያመነበትን በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና ቁጥጥር ባለሥልጣን በኩል እንዲረጋገጥ ያደርጋል፤

፭ በከተማው አስተዳደር የሚገኙ ግንባታዎችን በተመለከተ የተሟላ መረጃ ይይዛል ወቅታዊ ያደርጋል መረጃዎችን ያሰራጫል፤

፮ በከተማዋ ክልል ውስጥ ለሚተከሉና በከተማ ውስጥ ባሉ ህንፃዎች ላይ ለሚለጠፉ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች የሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ ስታንዳርድ ያወጣል፤

፯ ከተማዋ ክልል ውስጥ ለሚተከሉና በከተማ ውስጥ ባሉ ህንፃዎች ላይ ለሚለጠፉ የማስታወቂያ ሰሌዳዎች በጠየቁት ቦታ ላይ ለመትከል ወይም ለመለጠፍ ህጋዊ መብት ያላቸው መሆኑን በማረጋገጥ በህግና እስታንዳርዱ መሠረት መርምሮ ፈቃድ ይሰጣል፤ በተፈቀደላቸው መሠረት መተከላቸውንና መለጠፋቸውን ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፤

፰ የግንባታ ቅንጅት ለማጎልበት የሚያስችል ጥናት ያካሂዳል ገንቢዎች ሥራዎችን አቀናጅተው እንዲሰሩ ያደርጋል፤

፱ የከተማው የመሰረተ ልማት ሥራዎች እንዲጣጣሙ የከተማዋን መዋቅራዊ ፕላንና ስታንዳርዶች መሠረት አድርጎ የተቀናጀና ደረጃውን የጠበቀ ዝርዝር የኔትወርክ ፕላን ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ለትግበራ ያስተላልፋል ፤

4. ascertain that quality of construction materials supplied to construction sites is up to the quality set by the Construction Industry Development and Control Authority; cause the confirmation by the Construction Industry Development and Control Authority the quality of those it finds deficient in quality;
5. keep fulfilled data regarding constructions within the City Government; update and disseminate same;
6. set standard, in consultation with the concerned bodies, for advertisement boards erected within the boundary of the City and posted on buildings within the City;
7. issue license in accordance with the law and standard, upon assuring that there is legal right to do so, for advertisement boards erected within boundary of the City and posted on buildings in the City; follow up and control that same is erected or posted in accordance with the permit;
8. conduct research that enables strengthening coordination of construction; cause the constructors perform their activities in a coordinated manner;
9. prepare coordinated and standardized detailed network plan based on the structural plan and standards of the City with the view to harmonize the infrastructure work of the City; transfer same for implementation upon approval;

፲ የመሰረተ ልማት ዘርጊዎች አዲስ ለሚሰሩትም ሆነ ከድንገተኛ ጥገና ውጭ ለሚያከናውኑት የመሰረተ ልማት ጥገና፣ እድሳትና መሻሻል ዝርዝር ዲዛይንና የግንባታ መርሃግብር እንዲያቀርቡ ያደርጋል፤ መርምሮ አቀናጅቶ ፈቃድ ይሰጣል፤ በፈቃዱ መሠረት መፈጸሙን ይከታተላል ይቆጣጠራል፤ ከፈቃድ ውጭ ሆኖ ካገኘ እርምጃ ይወስዳል፤

፴፯. የመሬት ልማትና ከተማ ማደስ ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ የከተማውን የመሬት ልማት እና ከተማ ማደስ አፈፃፀም ስትራቴጂዎችን ነድፎ ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፪ የከተማውን መሪና መዋቅራዊ ፕላን እና የአካባቢ ልማት ዝርዝር ፕላኖችን መሠረት በማድረግ የመሬት ልማትና የከተማ ማደስ ጥናት ሥራ ያከናውናል፤

፫ በከተማዋ ክልል ውስጥ ለተለያዩ የልማት ሥራዎች የሚውል መሬት ያዘጋጃል፤

፬ በህዝብ ተሳትፎ የሚለማው እንደተጠበቀ ሆኖ የከተማዋ የተጎዱና የደቀቁ አካባቢዎችን በመልሶ ማልማት ሥራ ያለማል፤ ያድሳል፤

፭ ከተማው ውስጥ በልዩ ልዩ የልማት ሥራዎችና መልሶ ማልማት ተነሿ ለሆኑት ተገቢውን የካሳ ግምት ይተምናል፤ የካሳ ክፍያ ይፈፅማል፤ ምትክ ቦታ እና የምትክ ቤት መቀበያ ሰርተፊኬት ይሰጣል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤

፮ በከተማው ውስጥ ለሚዘረጉ የመሠረተ ልማት አውታሮች፣ ለልዩ ልዩ አገልገሎቶች ለመናፈሻ ቦታዎች አረንጓዴ ቦታዎች እንዲሁም ለህዝብ መሰብሰቢያ ፕላዛዎች በፕላኑ መሠረት ወሰናቸውን ይከታተላል፤ የወሰን ማስከበር ሥራዎች ያከናውናል፤ የይዞታ የምስክር ወረቀት እንደየአግባቡ እንዲሰጥ ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል፤

10. cause the infrastructure developers submit detailed design and construction schedule regarding new constructions as well as repair, renewal and improvement with the exception of emergency repair works; issue license upon investigation and coordination; follow up and control that the work is done in accordance with the license; take measure if the work is done contrary to the license issued;

37. Land Development and City Renewal Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. design and submit execution strategies of land development and city renewal; implement same upon approval;
2. conduct study works on land development and city renewal based on the master and structural plan as well as specific local development plans;
3. prepare land to be used for different development works within the City;
4. notwithstanding those to be developed through public participation, develop and renew, through renewal works, areas of the City which are damaged and deteriorated;
5. fix and effect the proper compensation payment to persons displaced due to different development and renewal works in the City; issue certificate of substitute plot and house receiving certificate; and follow up the execution thereof;
6. follow up boundary, based on the plan, of development infrastructures, different services like recreation areas, green areas and even public gathering plazas in the City; undertake boundary preservation works; transfer to the concerned bodies for the issue of certificate of possession, as may be proper;

፯ የማዕድን ማውጫ ቦታዎችን የከርሰ መሬት ጠቀሜታ ለሚውሉ የድንጋይ የጠጠር እና የገረጋንቲ ቦታዎች በፕላኑ መሠረት ከልሎ በማስቀመጥ ለመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤት ያስረክባል፤ የቦታዎቹ ጠቀሜታ ሲያበቃም ተከታትሎ በመረከብ እና በማደስ ለዳግም ልማት ያዘጋጃል፤

፰ ለግንባታ ተረፈ ምርት መድፍያነት አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎችን ከልሎ ለግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን ያሳውቃል፤ ያስተዳድራል፤ በግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን በተሰጠው ፈቃድ መሠረት በተገቢው የተደፋ መሆኑን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፱ አግባብነት ባለው ህግ መሠረት የከተማ ቦታ የማስለቀቅ ትዕዛዝ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤

፲ ለተነሿዎች ምትክ ቦታ ያዘጋጃል፤ የምትክ ቤት ፍላጎትን ያጠናል፤ ለሚመለከተው ያሳውቃል፤ ሲፈቀድም ለተነሿዎቹ ምትክ ቦታና ቤት ድልድል ያደርጋል፤

፲፩ በመልሶ ማልማትና ለመሬት ዝግጅት ተፈላጊውን መሠረተ ልማት ያጠናል፤ ለሚመለከታቸው ያሳውቃል፤ ከገንቢዎች በሚገኝ ግብአት የግንባታ ቅንጅት ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ያስገነባል፤

፲፪ ለከተማ ልማት የሚበጅ ሆኖ ሲያገኘው አስተዳደሩን በማስፈቀድ ከአገር ወስጥ ምንጭ ይበደራል፤ የመሬትን የሊዝ ሒሳብ በማሰላት ከሌሎች የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ወይም የግል አልሚዎች ጋር በሽርክና ኢንቨስት ያደርጋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ድርሻውን ያስተላልፋል፤

7. transfer on lease basis to temporary users based on the license issued by the Environmental Protection Authority of the City to exploit underground minerals of stone, gravel, and selected material areas by demarcating according to the plan; where use of such places comes to an end, it recovers to renew and prepare for another development activity;

8. demarcate, administer and notify to the Building Permit and Control Authority areas serving for depositing waste materials of construction; control and follow up that waste materials are deposited in appropriate manner according to the license issued by the Building Permit and Control Authority;

9. give order for land clearance in accordance with appropriate law; follow up the implementation thereof;

10. prepare substitute plot of land for displaced persons; study the demand for substitute house; notify to the concerned body; allocate substitute plot of land and house to the displaced upon permission;

11. study the necessary infrastructure for renewal and land preparation; notify to the concerned bodies; prepare construction coordination plan and budget based on the feedback found from builders; cause built upon permission;

12. get a loan from domestic source upon permission of the City Government where it finds proper for development of the City; invest in partnership along with other public enterprises or private developers by contributing the lease price of land; transfer its share where it is found necessary;

፴፰. የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤት

ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ ለህዝብ ጥቅም እንዲውሉ በተፈለጉ ቦታዎች እና መልሰው በሚለሙ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ ንብረቶችና ይዞታዎች ካሳ ጥናትና ግመታ ያከናውናል፤ ተገቢው ስለመፈፀሙም ያረጋግጣል፤

፪ በካርታ በተደገፈ መልኩ የከተማ ቦታ ደረጃ እና የሊዝ መነሻ ዋጋ ጥናት ያካሂዳል፤ ለከተማዉ አስተዳደር ካቢኔ አቅርቦ ያጸድቃል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤ ይህን አስመልክቶ የሚወጡ ወቅታዊ መረጃዎችን ለኅብረተሰቡ ያሰራጫል፤

፫ በይዞታነት ለማንም አካል ያልተላለፉ የተዘጋጁና ያልተዘጋጁ ቦታዎችን ይከልላል፤ በዲጂታል እና በፕላን ፎርማት ተገቢውን መረጃ ይይዛል የቦታውንም አገልግሎት ደረጃ እና አስፈላጊ መግለጫዎችን የያዘ የመለያ ሰሌዳ ይተክላል፤ ቦታዎቹ ለህገወጥነት እንዳይጋለጡ ይከላከላል ህገወጥነት ተፈፅሞ ሲገኝም ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፤

፬ የማዕድን ማውጫ ቦታዎችን የከርሰ መሬት ጠቀሚታ ለሚውሉ የድንጋይ የጠጠር እና የገረጋንቲ ቦታዎችን ከከተማዉ አካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን በሚሰጥ የማዕድን ማውጫ ፈቃድ መሠረት በጊዚያዊነት ለሚጠቀሙ መሬቱን በሊዝ ያስተላልፋል፤

፭ በማስፋፍያ እና በመልሶ ማደስ አካባቢዎች ለልዩ ልዩ የልማት ሥራዎች የለማ መሬትን በባንኩ በመመዝገብ ወጥ የሽንሻኖ ቁጥር በመስጠት ጨረታ ያወጣል፤ ለአሸናፊዎች ቦታውን በመስክ ያስተላልፋል፤ ቦታው ለተጠቃሚ እስከሚተላለፍ ድረስም የመከላከልና የመጠበቅን ሥራ ያከናውናል፤

38. Land Bank and Transfer Office

The Office shall have the following powers and functions:-

1. conduct study on the compensation scheme of properties and possessions situated at places intended to be used for public purposes and renewal areas; value and ensure the proper execution thereof;

1. conduct study on urban land grade and lease initial price in a way supported by map; submit same to the Cabinet of the City Government for approval; implement same upon approval; disseminate current information thereof to the public;

2. demarcate plots of land that are prepared or otherwise but not possessed by anybody; keep proper information in digital and plan format; erect information board containing the service for which the land is to be used, the level and necessary descriptions; protect the land against illegal acts and take proper measures where an illegal act takes place;

3. transfer on lease basis to temporary users based on the license issued by the Environmental Protection Authority of the City to exploit underground minerals of stone, gravel, and selected material areas;

4. run auction of plots of land prepared for different development activities in expansion and renewal areas by registering in the bank and issuing uniform parcel number; transfer the plot of land in the field to the winners of the auction; perform protection and safeguarding activities until the land is transferred to the beneficiary;

5. transfer on temporary lease basis plots of land allocated to micro and small scale enterprise services, car washing services; prepare for another development activity by holding back and renewing the plot upon lapse of the contract period or service thereof;

፮ ለጊዜያዊ መጠቀሚያነት ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎችን፣ ለመኪና ማቆሚያና ማጠቢያነት አገልግሎት የሚሰጡ ቦታዎችን በጊዜያዊ ሊዝ ያስተላልፋል፤ የውል ጊዜያቸው ወይም አገልግሎታቸው ሲያበቃም በመረከብ እና በማደስ ለዳግም ልማት ያዘጋጃል፤

፯ ለማናቸውም ግንባታ የሚውል ቦታ በሊዝ ሕግ መሠረት በጨረታ ወይም በምደባ ያስተላልፋል፤ የሊዝ ውል ይዋዋላል፤ ቦታ ያስረክባል፤ በውል መሰረት የሊዝ ክፍያ ይሰበስባል፤

፰ በተፈረመው የሊዝ ውል መሠረት ግንባታ መከናወኑን ያረጋግጣል፤ በሕግና በውል በተወሰነው ጊዜና ሁኔታ ግንባታ ካልተጀመረ ወይም ካልተጠናቀቀ በሊዝ ሕግ መሠረት ተገቢውን ዕርምጃ ይወስዳል፤

፱ በከተማዉ ልማትን በአግባቡ ለማመጣጠን የመሬት አቅርቦትንና ፍላጎትን ይመራል፡፡

፴፱ የይዞታ አስተዳደር የሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት

የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩ በውዝፍነት የሚታዩትንና ተለይተው የታቀዱትን ፕሮጀክቶች ያዋቅራል፤ ያደራጃል፤

፪ ፕሮጀክቶቹ ሊመሩባቸውና ሊፈጽሟቸው የሚገቡ መነሻ የስራ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ለሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ማስገንዘቢያ በመስጠት ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤

6. transfer land for any construction by tender or allotment in accordance with lease law; conclude lease contract; hand over the land, and collect lease payment based on the lease contract;

7. ensure that construction takes place in accordance with the lease contract; take appropriate measure in accordance with the lease law where the construction has not been commenced or accomplished in accordance with the time and condition provided by law and contract;

8. direct land supply and demand with the view to properly balance development of the City.

39. Title Administration Transitional Period Service Project Office

The project office shall have the following powers and functions:-

1. organize and structure the projects considered to be residual and specifically planned;

2. cause the implementation thereof and follow up by preparing initial activity plans that the projects shall be guided by and execute and by giving the necessary cognizance to the concerned bodies;

፫ የቋሚ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በአግባቡ ተደራጅቶ ስራውን እስኪረከብ ድረስ፡-

ሀ. የከተማው ቦታዎችና ቤቶች አመዘጋገብና የመረጃ አያያዝ እንዲሁም የይዞታ እና ወይም የባለቤትነት ስም ዝውውር በወጡ ፖሊሲዎችና ህጎች መሰረት በክፍለ ከተማ ደረጃ በስራው መስክ በሚመለከተው አካል በአግባቡ መፈፀሙን ያረጋግጣል፤ ከፖሊስና ከህግ ውጪ የሆኑ የቦታ ወይም የቤት አስተዳደር አፈፃፀም ሲከሰት የማስተካከያ እርምጃ ይወሰዳል፤

ለ. የይዞታ እና ቋሚ ንብረት ምዝገባ እና ጥበቃ አገልግሎቶች ይሰጣል፤ የቦታ ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ወቅታዊ የካዳስተር ስርዓት ያደራጃል፤ የመሬት አጠቃቀም ዓይነትና የባለይዞታዎች መረጃዎች ይይዛል፤ ይጠብቃል፤ በህግ መሠረት ለህጋዊ ባለይዞታዎች የቦታ አገልግሎት ለውጥ ጥያቄዎች መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል፤

ሐ. የመሬት አስተዳደር አፈፃፀም ስርዓቶች የሚመሩባቸውን የአገልግሎት አሰጣጥ መመሪያዎች በጥናት ወቅታዊ ያደርጋል፤ ይተገብራል፤ በስራው መስክ ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል፤ በአግባቡ ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

መ. ስለይዞታ አስተዳደር የሰጠውን አገልግሎት የሚመለከቱ መረጃዎችን በአግባቡ ይይዛል፤ ያደራጃል ለቋሚ ንብረት ምዝገባና ጥበቃ ተቋም ያስረክባል፤

3. until the Immovable Property Registration and Information Agency is properly organized and takeover the task, the project office shall:-

a. ascertain the proper implementation, at sub-city level by the concerned body in the area, of land and houses registration and information handig of the City as well as possessorial and/or ownership right transfer is in accordance with policies and laws; take corrective measures where the implementation of land or house administration is inconsistent with the policies and law;

b. render service of registration and protection regarding possesstion and immovable property; issue certificate of title deed for land possession; organize current cadastre system; keep and preserve information about type of land usage and possessors thereof; investigate and pass decision on questions of changing land usage by legal possessors of land in accordance with law;

c. update and implement, based on study, directives of service governing the land administration execution system; transfer same to the concerned body in the area of work; ascertain the proper implementation thereof;

d. properly keep and organize data regarding service rendered in relation to land possession administration; handover same to the immovable property registration and preservation institution;

ሠ. የንብረት ዋጋ ስሌት ቀመር ገበያውን ተከትሎ በየወቅቱ ያዘጋጃል፤ የቦታ ኪራይና የቤት ግብር ተመን አስልቶ ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል።

ረ. ከካሳ ጉዳይ ወጪ ለግብር፣ ለፍርድ ቤቶችና ለመሳሰሉት የንብረት ግምት አገልግሎት ይሰጣል።

ሸ በህግ የሚቀመጠውን የአሰራር ስርአት ተከትሎ ለሰነድ አልባ ይዞታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ይሰጣል፤ ማህደራቸውን ያደራጃል።

፳ በካርታ ዝግጅት ወቅት የሚታዩትን ሽንሻኖዎች ጉድለቶች የቴክኒክ ቡድን በማዋቀር በየጊዜው በመገምገም የጥራት ቁጥጥር ያካሂዳል።

፺ ንዑስ ፕሮጀክቶች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮችና ማንቆዎች ተከታትሎ እንዲፈቱ ያደርጋል።

፻ የክትትልና ድጋፍ እቅድ በማዘጋጀት የንዑስ ፕሮጀክቶችን የስራ አፈጻጸም ይከታተላል፤ ይገመግማል።

፿ በከተማ አቀፍ ደረጃ የሽንሻኖ ማስተካከል ፕላን ያዘጋጃል፤ ያስፈቅዳል፤ ሲፈቀድም የይዞታ ማስረጃ በተስተካከለው አግባብ ይሰጣል፤ የሊዝ ወሎችንም በተስተካከለው መሠረት ያሻሽላል።

፵ የከተማ ፕላን ኢንስቲትዩት

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ የከተማዋን መዋቅራዊ ፕላን፣ የአካባቢ ልማት ፕላንና የከተማ ፕላን ስ ንዳርዶችን ያዘጋጃል፤ ወቅ ዊ ያደርጋል፤ ንደአስፈላጊነቱ የፕላን ክለሳ ያካሂዳል፤ ህጉ በሚፈቅደው መሠረት የተዘጋጁ ፕላኖች ንዲፀድቁ ያደርጋል።

፪ የከተማ ፕላን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ሁለገብ ጥናቶችና ምርምሮች ያካሂዳል፤ የአገር ውስጥም ሆነ አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን በመሰብሰብና በማደራጀት ጠቃሚ ሃሳቦችን ሥራ ላይ ያውላል፤ በዚህም ዙሪያ የአቅም ግንባ ና የምክር አገልግሎት ይሰጣል።

e. prepare the current property price statement based on the market; transfer by calculating the land rent fee and house tax statement to the concerned body;

f. provide property valuation service for tax, court and other similar purposes, with the exception of compensation matters;

4. issue title deed for possessions without title deed in accordance with the work rules provided by law; organize the files thereof;

5. perform, by organizing technique team, quality supervision over the discrepancies of parcels during preparation of title deed;

6. follow up and cause the problems and bottle necks encountered by the sub projects resolved;

7. follow up and evaluate work performance of the sub projects by preparing monitoring and support plan;

8. prepare plan of physical regularization at City level; get same permitted; issue certificate of possession in accordance with the change thereof; novate lease contract pursuant to the change.

40. Urban Plan Institute

The Institute shall have the following powers and functions:-

1.prepare structural plan, environmental development plan of the City and city plan standards; update the same; conduct plan revision, where necessary; cause plans prepared approved in accordance with the law.

2.conduct comprehensive study and research necessary to prepare city plan; practice important ideas by gathering and organizing international and domestic best experiences; provide capacity building and consultancy service in this area.

፫ የከተማ ፕላናች አፈፃፀም በፀደቁት ፕላናች መሠረት መሆናቸውንና የተጠበቀውን ውጤት ማምጣት መቻላቸውን ለማረጋገጥ ንዲቻል የአፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ያካሂዳል፤ ለዚህም ተግባር መረጃና ሪፖርቶች ከሚመለከቱ ቸው አካላት ንዲሰጠው ያደርጋል፤ በፕላን ጥሰት ላይ ችግሩን በፈጠሩት አካላት ላይ ርምጃ ይወስዳል፤ ያስወስዳል፤

፬ የፌደራል መንግሥቱ ህግ በሚፈቅደው መሠረት ለከተማ ፕላን ባለሞያዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ስርትፊት ይሰጣል፤

፭ የማዕድን ቦ ዎችንና ያላቸውን ክምችት የሚያሳይ ከተማ አቀፍ ካርታ ያዘጋጃል፤ ያስጸድቃል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤

፮ ለከተማ ፕላን ዝግጅትና አፈፃፀም የሚሆን አዋጅ፣ ደንብ፣ ስ ንዳርድ፣ መመሪያ ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

፵፩ የተቀናጀ የመሬት መረጃ ሥርዓት ዝርጋ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት

የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

ሀ. ከመሬት ልማትና መሬት ነክ ንብረት አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚ የውን የመረጃ አያያዝ፣ አጠባበቅና አመራር ችግሮች ለመፍ ትና በመንግስትም ሆነ በህዝብ መሬትና ገቢ ላይ የሚፈፀም ወንጀልን ለመከላከል በሚያስችል መልኩ የሚደራጅ፣ ወጥና ዘመናዊነትን የተላበሰ፣ በቴክኖሎጂ የተደገፈ፣ ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ የመረጃ ሥርዓት ሥራ አመራር ይዘረጋል፤

ለ. ዲጂ ል መረጃ ንዲሰበሰብና ንዲነሣ፣ የመሬትና የመሬት ነክ ንብረት መረጃ ንዲሰበሰብ፣ የቤት ቁጥርና የመንገድ ስያሜን ባካተተ ሁኔ መረጃ ንዲተነተንና ንዲቀናጅ ያደርጋል፤

3. conduct execution, follow up and evaluation to ensure that execution of plans of the City are in accordance with the approved plans and they have brought about the expected result; to this end it shall cause information and reports submitted to it by concerned bodies; in case of violation of plan take measure upon the violator organs or cause it to be taken;

4. issue professional qualification certificate to urban planning professionals in accordance with law of the Federal Government;

5. Prepare city-wide map indicating areas of minerals and the concentration thereof; get it approved; follow up the execution.

6. prepare proclamation, regulation, standard, directive to be used for preparation and execution of urban plan; implement the same upon approval.

40. Integrated Land Information System Installation Project Office

The project Office shall have the following powers and functions:-

a. install information management system, the security of which is reliable, supported by technology and the government, with the view to alleviate the problem of upkeep, preserving and management of information in relation to the administration of land development and land related properties.

b. cause digital information gathered and taken, land and land related properties information gathered, and information analyzed and integrated in a way including house number and street names.

- ሐ. ኮምፒውተራይዘድ የአሰራር ስርዓት ንዲገነባ፣ ንዲጫን፣ ንዲተነተንና የአገልግሎት ጥራቱን በማስጠበቅ በሥራ ላይ ንዲውል ያደርጋል፤
- መ. በተበ ተነ መልኩ የሚገኘውንና በጥቅም ላይ ያልዋለውን የመሬትና መሬት ነክ ንብረት አዲስና ነባር መረጃ እንዲጣመርና ተጣርቶ ለወሳኔ አሰጣጥ በሚያመች መልኩ እንዲደራጅ ያደርጋል፤
- ሠ. የሚዘረጋውን የመሬት አስተዳደርና ቁጥጥር ሥርዓት ወጤታማነት የሚያረጋግጡ ዑደቶችን ለማስቀጠል የሚያስፈልጉ የፖሊሲ፣ የህግና ስታንዳርድ ማዕቀፎችን እንደየአግባቡ እንዲቀረጹና ሲጸድቅም ከመረጃ ሥርዓቱ ጋር ተቀናጅተው ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላል፤
- ረ. የተሟላ የቤት ቁጥር፣ የመንገድ መለያ ወይም ስያሜ አካትቶ የመሬት መረጃ ሥርዓቱን እንዲደራጅ ያደርጋል፤
- ሰ. የሚዘረጋው የመረጃ አስተዳደርና ቁጥጥር ሥርዓት ቀጣይነት ባለው መልኩ ለተጠቃሚው አገልግሎት መስጠት እንዲችል በመስኩ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲዘጋጅ እና ለቀጣይነት አስፈላጊ የሆኑትን ሀርድዌርና ሶፍትዌር እንዲሁም የግንኙነት መረብ እንዲያደራጅ ያደርጋል፤
- ሸ. ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ በተግባር አገልግሎት ንዲሰጥ በማስጀመርና በማለማመድ በቀጣይነት ሥርዓቱን የሚያስፈጽመው አካል የመረጃው አመራር ብቃት ንዲኖረው ድጋፍ ያደርጋል፤
- ቀ. ፕሮጀክቱ በሚጠናቀቅበት ጊዜ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ለሚረከበው የሚመለከተው የአስተዳደር አካል ዝርዝርና ግልጽ የሆነ የተሟላ የርክክብ ሠነድ በማዘጋጀት በይፋ የፕሮጀክቶቹን የሥራ ሂደት ያጠናቅቃል፤ በተግባር አስፈትኖ ርክክብ ያደርጋል፤ የፕሮጀክት ጽ/ቤቱን በአግባቡ ይዘጋል፤

- c. cause computerized system of work built, loaded, analyzed and cause the same implemented without affecting quality of the service.
- d. cause new and existing land and land related properties information, which is dispersed and not used, to be unified, checked and organized in a way it is comfortable for decision making.
- e. cause framed policy, legal and standard frameworks that are necessary for continuity of the land administration and control system effectiveness assuring circulations; up on approval follow up the implementation of the same being integrated with the information system.
- f. cause the land information sytem organized including fulfilled house number, street identification or name.
- g. cause prepared human resource trained in the area and the necessary hardware and software as well as communication network organized with the view to enable the information administration and control system serve the customer in sustainable way.
- h. provide support, to enable qualified in managing the information at the end of the project, to the body that executes the system in the future by practically training and starting so that the service is rendered.
- i. accomplish openly the work process of the projects, at the end of the project, by making the necessary preparation to the concerned overtaking administrative body and preparing specific and clear transfer document; transfer the same by practically examining; properly close the project office.

፵፪. የመሬት መረጃና ቴክኖሎጂ ማዕከል

ማዕከሉ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩ የመሬትና መሬት ነክ መረጃዎች ዳታ ቤዝ ወይም ባንክ ያዘጋጃል ያስተዳድራል፤
- ፪ የመረጃ ልውውጥ አጠቃቀምና አሰባሰብ የሚያገለግል ሲስተም ያጠናል፤ ይዘረጋል፤ በመሬት ልማትና ማኔጅመንት እንዲሁም ማዘጋጃቤታዊ አገልግሎት ውስጥ ላሉት ተቋማት የመረጃ ልውውጡን ለማቀላጠፍና ደህንነቱን ከማረጋገጥ አኳያ ድጋፍ ይሰጣል፤
- ፫ መሬትና መሬት ነክ የጂኦሌዚካ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ይተነትናል፤ ያደራጃል፤ ወቅታዊ ያደርጋል፤ ያሰራጫል፤ ለዚህ ሥራ የሚሆን መረጃዎችን ከተለያዩ መሥሪያቤቶች ይሰበስባል ያደራጃል፡፡
- ፬ መሰረታዊ የከተማ ካርታዎችንና መሬት ነክ መረጃዎችን ለተገልጋዮች አመቺ በሆነ መልክ ያደራጃል ያሰራጫል፤ ለሚሰጠውም፤ አገልግሎት በህግ መሠረት ክፍያ ይሰበስባል፡፡
- ፭ ከመሬት ነክ መረጃ ጋር የተዛመደ የፌደራልና የከተማዋን ፖሊሲዎች ስልቶች ህጎችና ስታንዳርዶችን በከተማዋ ውስጥ ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡
- ፮ ለመሬት ነክ መረጃ አሰባሰብ አደረጃጀትና አሰራጫጩት የሚሆን አዋጅ ደንብ ስታንዳርድና መመሪያ ያዘጋጃል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
- ፯ መሬት ተቋማትን አጠቃላይ የመረጃና ቴክኖሎጂ ማዕከል በመሆን በተቀናጀ የመሬት መረጃ ዝርጋታና አያያዝ የሚያራጀውን መረጃ፤ የሲስተም ፕላትፎርምና ቴክኖሎጂ በመረከብ ያስተዳድራል፤ የቴክኖሎጂውን እድገትና የአስተዳዳሪን ፍላጎት አቅም መሰረት አድርጎ የመሬት መረጃ ስረአቱንና ቴክኖሎጂውን በየጊዜው እንዲሻሻል ያደርጋል የቴክኖሎጂ ክፍተቶችን ይሞላል፤

42. Land Information and Technology Centre

The Centre shall have the following Powers and Functions

- 1. prepare and administer land and land related information data base or bank.
- 2. study and install a system that serves information exchange, utilization and gathering; provide support to institutions within municipal service towards fostering the information exchange and ensuring its security.
- 3. gather land and land related geophysical information; analyze, organize, update and distribute the same; gather information, to this end, from different offices.
- 4. organize and distribute, in a way comfortable to the customers, base maps and land related information; collect fee for the service it renders in accordance with law.
- 5. ensure the implementation of the federal and the City's policies, strategies, laws, and standards related to land related information.
- 6. prepare proclamation, regulation, standard, directive to be used for preparation and execution of urban plan and even for gathering, organizing and distributing land related information; implement the same upon approval;
- 7. being the center of general information and technology for land institution administer and obtain information ,system platform and technology which it organizes; update land information system and technology based on the development of technology and the city Government's need currently, fill technology gaps

- ፰ መሬት ተቋማትን አጠቃላይ የመረጃና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ስታንዳርድ ያወጣል፤ የመጠቀም አቅም ግንባታና ድጋፍ ያደርጋል፡፡ ስታንዳርዱ መጠበቁን ይከታታላል ያስጠብቃል
- ፱ በአጠቃላይ ለመሬት ነክ ተቋማት የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂና መረጃ ማዕከል በመሆን አገልግሎቶችን ይፈፅማል፤
- ፲ የመሬት ቅየሳ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን ይተክላል፤ ያስተዳድራል፤ ዘመናዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፤ እንዲሁም ለአየር ካርታ ዝግጅት የሚያስፈልጉ የበረራ መቆጣጠሪያ ነጥቦችን ያዘጋጃል፤ የበረራ ካርታ የሚመራበትን ሥርዓት ይነድፋል፤ ይተገብራል፡፡

፵፫ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ

- ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ፩ አንበሳ የከተማ አውቶቢስ ድርጅትን፣ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለሥልጣንን፣ እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሚመለከተው አካል በሚሰጥ ወክልና መሠረት የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትንና የትራፊክ አስተዳደር ክፍልን በበላይነት ያስተዳድራል፤ ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤
 - ፪ በከተማው ደህንነቱ የተረጋገጠ፣ ቀልጣፋና የተመጣጠነ የትራንስፖርት አገልግሎት መኖሩን ያረጋግጣል፤
 - ፫ የትራንስፖርት አገልግሎት ፍላጎትና አቅርቦት፣ ሥርዓት እንዲሁም የትራፊክ አመራር በተመለከተ ወቅታዊ ጥናት በማካሄድ የሚሻሻልበትን ሥልት ይቀይሳል፤
 - ፬ በከተማው ትራንስፖርትን በተመለከተ ተገቢውን መረጃ ያደራጃል፤ የትራንስፖርት አገልግሎቱ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መደገፉን ያረጋግጣል፤
 - ፭ የከተማውን የትራንስፖርት ፕላንና ፕሮግራም ከከተማው የመሬት አጠቃቀም ሥርዓት ጋር አጣጥሞ ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

- 8. make general land institution of information and technology standard utilization.
- 9. perform generally to land and land related institution being information communication technology and information center;
- 10. erect land survey control points; administer and update same; prepare flight control points necessary for airal map preparation; design system by which flight map is guided; implement same.

43. Road and Transport Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions:-

- 1. superiorly administer, direct and control the Anbesa City Bus Enterprise, the Addis Ababa Roads Authority; as well the Addis Ababa Branch Transport Office, and the Traffic Management Department based on delegation, where necessary, of the concerned body;
- 2. ensure the existence of secured, expedient, and balanced transport service within the City;
- 3. devise mechanism for the improvement of transport service demand and supply, system as well management by conducting timely studies;
- 4. organize necessary data related to transport in the City; ensure that the transport service is supported by information technology;
- 5. prepare transport plan and program in consistence with the land use system of the City; implement same upon approval; based on the delegation from the concerned body ensure that roads are constructed accordingly;

፮ በትራፊክ ደንብ ተላላፊዎች ላይ በህግ መሠረት የሚጣል ቅጣት ራሱ ወይም ወክልና በሚሰጠው ተቋም አማካይነት በከተማው አስተዳደር የፋይናንስ ህግ መሠረት ይሰበስባል፤ የተሰበሰበውንም ለከተማ አስተዳደሩ ግምጃ ቤት ፈሰስ ያደርጋል፤

፯ ከሚመለከተው አካል በሚሰጠው ወክልና መሠረት የከተማውን ትራፊክ አመራርና አስተዳደር ሥራ ይፈጽማል፤ በበላይነት ይቆጣጠራል፤ ለአገልግሎቱ ስልጠት የሚያግዙ ሥልቶችን ይቀይሳል፤

፰ በህግ መሠረት ተሽከርካሪዎችን ይመዘግባል፤ ባለቤትነት ሲተላለፍ ህጋዊ መሆኑን በማረጋገጥ ይመዘግባል፤ ከዚህ ጋር የተያያዙ የአገልግሎት ክፍያዎችን ይሰበስባል፤

፱ የተሽከርካሪ ዓመታዊ ምርመራ በራሱ ወይም በህግ አግባብ ወክልና በሰጠው ተቋም አማካይነት ያካሂዳል፤ የህዝብን ደህንነት የሚጎዱ ተሽከርካሪዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፤

፲ በህግ መሠረት የአሽከርካሪነት ብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባል፤

፲፩ የባለሞተር ተሽከርካሪዎችን የማሽከርከር ሥልጠና ለሚሰጡ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች የሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤ አግባብነት የሌለው ተግባር ሲፈጸም ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፤

፲፪ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በትራንስፖርት ዘርፍ የሚሰማሩ ማህበራት እንዲደራጁና እንዲጠናከሩ ተገቢውን ድጋፍ ይሰጣል፤ ማህበራቱም ለከተማው ትራንስፖርት ቅልጥፍና ደህንነት መሥራታቸውን ያረጋግጣል፤

፲፫ በትራንስፖርትና በጋራዥ አገልግሎት ለሚሰማሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

6. collect fine, by itself or through the institution so authorized, imposed upon violators of traffic regulation by law in accordance with the finance law of the City; deposit, what is so collected, into treasury of the City Government;
7. based on delegation of the concerned body perform the traffic management task of the City; superiorly control same; devise techniques for the effectiveness of the service;
8. register vehicles in accordance with law; in cases of transfer of ownership register same upon ensuring the legality; collect fees related to such service;
9. undertake annual inspection of vehicles by itself or through the institution authorized in accordance with law; take necessary measure on vehicles harmful to the society;
10. issue driving license in accordance with the law; renew same; collect service charge thereof;
11. issue working license to individuals or organizations involved in training the skill of driving motor vehicles; control same; take appropriate measure where they perform inappropriately;
12. provide appropriate support in the formation and strengthening of associations involved in the transport sector in cooperation with the concerned bodies; ensure that the associations work towards effectiveness and security of transport in the City;
13. issue certificate of proficiency to individuals and organizations involved in transport and garaj service ; control same ;

፲፬ በከተማው አስተዳደር ለተሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚወሉ መናሽሪያዎችንና ፌርማታዎችን ይገነባል፤ ያስተዳድራል

፲፭ የከተማውን የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ይገነባል፤ ያስፋፋል፤ ይጠግናል፤ ያስተዳድራል፤

፲፮ ስለ ከተማው ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሁም የትራፊክ ሥርዓት ለሚመለከታቸው አካላት ሥልጠና ይሰጣል።

፵፬ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለሥልጣን

፩. በዚህ አዋጅ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የመንገዶች ባለሥልጣን በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፯/፲፱፻፺ ዓ.ም. የተወሰነው ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ ባለሥልጣኑ፤

ሀ. አዲስ መንገዶች ሲሰሩም ሆነ ነገር መንገዶች ሲስፋፉ ለአረንጓዴ ቦ በቂ ቦ መከለሉን ያረጋግጣል፤

ለ. በዋና ዋና መንገዶችና በመለስተኛ ዋና መንገዶች ግራና ቀኝ ወይም በደሴቶች ላይ የሚተከሉ ዛፎችን አይነትና መጠን ወስኖ ለውበት መናፈሻ ፓርክና ዘላቂ ማረፊያ ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ያስ ወቃል፤

ሐ. የአሽከርካሪዎችን የርቀት ይ የሚጋርዱ ወይም የደረቁ የመንገድ ዳርና የአደባባይ ዕፅዋት ንደአስፈላጊነቱ በውበት መናፈሻ ፓርክና ዘላቂ ማረፊያ ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ ንዲወገዱ ወይም ንዲመለመሉ ያስደርጋል፤

መ. የመንገድ አካፋዮችና ዳርቻዎች፣ የመከለያ አጥሮች ደረጃና ዲዛይን ያዘጋጃል ሲበላሸና ጉዳት ሲደርስባቸው በተቀመጠላቸው ደረጃ መሠረት ይጠግናል።

- 14. cause the construction and administer terminals and vehicle stop points within the City Government ;
- 15. construct, expand, maintain and administer the transport infrastructure of the City;
- 16. offer training on transport service of the City as well traffic system to the concerned bodies.

44. Addis Ababa Roads Authority

1. without prejudice to the provisions of this Proclamation the Addis Ababa Roads Authority shall have the powers and functions stated under the Addis Ababa City Council Regulations No. 7 of 1997;

2. without prejudice to the provisions of Sub-Article(1) of this Article, the Authority shall:

- a) ensure the designation of adequate green area during construction of new roads and expansion of existing roads;
- b) identify, determine and notify to the Beautification, Parks and Cemetery Development and Administration Agency the type and quantity of trees to be planted to the sides of major and sub-major roads or on road junctures;
- c) cause the Beautification, Parks and Cemetery Development and Administration Agency to remove or pick as appropriate road side or juncture trees that impede sight at distance to drivers or dried up;
- d) establish standards and designs for road partitions, junctures and fences; repair in accordance with the standard when destroyed and damaged.

፵፭. የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

- ፩ ፖሊሲዎችና ሕጎች በከተማው አስተዳደር ሲተገበሩ የሴቶችን፣ የሕጻናትንና የወጣቶችን ሁለንተናዊ መብትና ደህንነት የሚጠብቁ መሆናቸውን ይከታተላል፤ በአስተዳደሩ ሥር በሚገኙ በሁሉም አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት እንዲሁም ሌሎች የአስተዳደሩ አካላት የሥርዓተ ጾታንና የወጣቶችን ጉዳይ በዕቅዳቸው ላይ ማካተታቸውን ይከታተላል፤
- ፪ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች መብቶች ስለመጣላቸው መረጃ ሲደርሰው ጉዳዩን ከሚመለከተው አካል ጋር በማጥናትና በማጣራት በሚመለከተው አካል በኩል ተገቢው መፍትሔ እንዲሰጥ ያደርጋል፤
- ፫ በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይና በሥርዓተ-ጾታ አኩልነት ዙሪያ ግንዛቤና ንቅናቄ እንዲፈጠር ያደርጋል፤
- ፬ የሴቶችና የወጣቶችን ዐቅም የሚያጎለብቱ ትምህርታዊ፣ ሙያዊና የተጨማሪ ክህሎት ሥልጠናዎችን ያዘጋጃል፤ ይሰጣል፤
- ፭ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ሴቶችና ወጣቶች በማህበራት ንዲደራጅና የብድርና የቁጠባ አገልግሎት ንዲያገኙ ሁኔ ዎችን ያመቻቻል፤
- ፮ ለሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች መብትና ደህንነት የሚሰሩ ማህበራት ንዲደራጅና ንዲጠናከሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል፤
- ፯ ሴቶችና ወጣቶች በከተማው አስተዳደር የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ንቅስቃሴዎች ውስጥ በንቃት ንዲሳተፉና ተጠቃሚ ንዲሆኑ ከሚመለከ ችው አካላት ጋር በጥምረት ይሰራል፤

45. Women Children and Youth Affairs Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions:-

- 1. follow up whether the overall rights and security of women, children and youth are respected in the implementation of policies and law in the City Government; follow up that gender and youth issues are included in the plans of the executive and municipal service organs and other organs of the City Government;
- 2. conduct investigation, in cooperation with the concerned bodies, upon receiving complaint of violation of the rights of women, children and youth and ensure that measures are taken by the appropriate organ;
- 3. cause mobilization and awareness created regarding women, children and youth affairs and gender and equality;
- 4. organize and provide educational, professional and additional skills training that strengthen the capacity of women and the youth;
- 5. facilitate the establishment of women youth organizations and their access to credit and saving services in collaboration with appropriate organs;
- 6. provide the necessary support for the establishment and strengthening of associations advocating for the rights and welfare of women, children and the youth;
- 7. work in coordination with concerned bodies to enable women and the youth effectively participate in and benefit from political, economic and social activities of the City Government;

፳ ሴቶችን ህጻናትንና ወጣቶችን በሚመለከት ከልማት ስትራቴጂ አኳያ ተቃኝቶ በወጣ ፕሮጀክት ላይ በከተማው ውስጥ ከሚሰሩ የተለያዩ መንግስት ዋና ዋና ድርጅቶች ጋር ስምምነት ይመሠር ል፤ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል፤

፳፱ የሴቶች፣ የሕጻናትና የወጣቶች ማህበራዊ ችግሮች በሁሉም የተባበረ ጥረት መፍትሔ ንዲያገኝ፣ ያስተባብራል፤ ተፈጻሚነቱን ይከ ተላል፤

፲ ለአካል ጉዳተኛ ሴቶችና ወጣቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት በሁሉም የልማት ሥራዎች ከግምት ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ፣ ከተለያዩ ጥቃት መከላከል፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞቻቸውን ለማስከበር ከሌሎች አካላት ጋር በትብብር ይሠራል፤

፲፩ በአስተዳደሩ ውስጥ የሴቶች ልዩ ድጋፍ መብት በአግባቡ ሥራ ላይ ንዲወል ስልት ይቀይሳል፤ አፈጻጸሙን ይከ ተላል፤

፲፪ የችግረኛ ሴቶችን የኑሮ ሁኔ የሚሻሻልበትን ያጠናል፤ ከሚመለከ ችግሩ አካላት ጋር በመተባበር ተግባራዊ ያደርጋል፤

፲፫ የአስተዳደሩን የወጣት ማዕከላት ንዲሁም የህጻናት ማሳደጊያ ተቋማትን ያስተዳድራል፤ ይመራል፤ እንዲስፋፋና አቅማቸው እንዲገነባ ያደርጋል።

፵፮ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ፣

ቢሮው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ በከተማው ውስጥ የሚገኙ ሪካዊ ቅርሶችን ያጠናል፤ በሕግ መሠረት ይጠብቃል፤ ያስጠብቃል፤ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ሪክና ባህል ተመዝግቦ ንዲያዝ ያደርጋል፤ የባህል ሙዚየሞችን ያደራጃል፤ ያስተዳድራል፤ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሑፎች ንዲዳብሩ ያደርጋል፤

፪ በባህል ተፅዕኖ ሳቢያ ማህበራዊ ዕድገትን የሚያጓጉቱ አመለካከቶችን፣ ምክቶችንና ልማዳዊ አሠራሮችን የመለወጥ ተግባሮችን ያከናውናል፤

8. establish agreement with different Non-Governmental organizations operating in the City on women, children and youth related projects that are formulated from the perspective of the development strategy; follow up the implementation thereof; submit report to the concerned body;

9. coordinate the activities of joint effort for solving social problems of mothers, children and the youth; follow up implementation of same;

10. work in coordination with other organs in giving special attention to women and youth with disabilities so as to cause them considered in all development works and enhance their capacity of protection from different violence, maintaining their social, economic and political interests.

11. devise mechanism for the proper application of affirmative measures in the City; follow up implementation;

12. study ways of improving life condition of poor women; implement the same in cooperation with concerned bodies.

13. administer and direct the youth center and orphanage of the City Government; cause their extension and capacity built.

46. Bureau of Tourism and Culture

The Bureau shall have the following powers and functions:

1. study, protect and cause others to protect in accordance with the law, historical relics that are found in the City; organize and administer cultural museums for the registration of history and cultures of nations and nationalities in the City; enhance languages and literature;

2. induce changes in cultural attitudes, beliefs and practices retarding social progress;

፫ የባህል ዘርፍ ልማ ዊ አስተዋጽኦ ንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ባህል፣ ኪነጥበብ፣ ሥነ ጥበብ ና የፈጠራ ችሎ በከተማው ውስጥ ንዲዳብርና ንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ንዲወገዱ ይሠራል፤ የህፃናትና የወጣቶችን ደህንነት የሚጎዱ ግብረገባዊ ያልሆኑ ድርጊቶችን የሚያራምዱና የሚያስፋፉ ሌሎች ጎጂ ንቅስቃሴዎችን ይከ ተላል፤ ከሚመለከ ችው አካላት ጋር በመቀናጀት ሕጋዊ ርምጃ ንዲወሰድ ያደርጋል፤

፬ በከተማው አስተዳደር ሥር የሚገኙ ቤተ- መጻሕፍትንና አብያተ-መዘክርን ያስተዳድራል፤ ይመራል፤ ንዲሁም በከተማው ውስጥ ቤተመጽሐፍት፣ ቤተመዛግብትና አብያተ-መዘክሮች ንዲቋቋሙና ንዲስፋፋ ያደርጋል፤ በባህል ዘርፍ የህዝቡን ተሳትፎ መሠረት ለማስያዝ ሌሎች የባህል ተቋማት ንዲስፋፋ ያደርጋል፤

፭ የከተማውን የቱሪዝም መስህቦችና መልካም ገጽ ለአገር ውስጥና ለውጭ ህት ከተሞች የቱሪዝም ገበያ በስፋት ያስተዋውቃል፤

፮ የከተማው የቱሪስት መስህቦችና መዳረሻዎች ተለይተው ንዲ ወቁና ለቱሪዝም አመቺ ሆነው ንዲለሙና ንዲደራጁ፣ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ንዲስፋፋ፣ የከተማው ነዋሪም ከቱሪዝም ጥቅሞች ተካፋይ ንዲሆን ያደርጋል፤

፯ ለቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሙያ ፈቃድ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙን ይከ ተላል፤

፰ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ደረጃዎችን ይወስናል፤ ተፈጻሚነቱን ይቆጣጠራል፤

፱ በቱሪዝም የሰመረ አገልግሎት ንዲኖርና የቱሪስቶችም ደህንነት ንዲረጋገጥ ከሚመለከ ችው ጋር ይሠራል፤

፲ በሰው ይል ሥልጠናና በሙያ ምክር አገልግሎት አማካይነት የከተማውን የቱሪዝም ሴክተር የማስፈጸም ዐቅም ይገነባል፤

፲፩ የባህልና ቱሪዝም መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያጠናቅራል፤ ያሠራጫል፡፡

3. promote the contribution of culture to development; ensure the enhancement and expansion of culture, arts and fine arts and creativity in the City; work towards eliminating harmful traditional practices; follow up and in coordination with concerned organs cause appropriate legal measures taken on other harmful practices that are detrimental to the welfare of children and youth and that promote and expand unethical practices;

4. administer and direct libraries archives and museums found under the City Government, promote the establishment and cause of libraries, archives and museums; expand cultural institutions to institutionalize public participation in the field of culture;

5. promote widely the City's tourist attractions and its positive image on tourism markets of local and foreign sister cities;

6. ensure that the City's tourist attractions and destinies are identified, properly developed and organized, tourist facilities are expanded, and that local communities share the benefits derived from tourism;

7. issue license certificate to tourist services institutions; follow up implementation of same;

8. determine and supervise that tourist services institutions operate in accordance with the standards;

9. work in cooperation with the concerned parties for the provision of quality tourist services and ensure the well-being of tourists;

10. build the capacity of the City's tourism sector through the provision of human resource training and consultancy services;

11. collect, compile and disseminate information on culture and tourism;

፲፪ በከተማው አስተዳደር ሥር የሚገኙ ቲያትር ቤቶችን ያስተዳድራል፤ ይመራል፤

፲፫ በከተማው ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የኪነጥበብና የቱሪዝም ተቋማትን፣ ማንበራትን፣ ክበባትን ፣ ሞያተኞችን በሕግ መሠረት ይመዘግባል፤ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ከሚመለከቱ ችው አካላት ጋር በመቀናጀት ህጋዊ ርምጃ ይወስዳል፤ ንዲሁም በባህልና ቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ መንግሥ ዊና መንግሥ ዊ ላልሆኑ ተቋማት ድጋፍ ያደርጋል፤

፵፮ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ስልጣንና ተግባር

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

- ፩. በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ወጣቶች፣ ለአረጋውያንና ለአካል ጉዳተኞች መሠረተ-ማንበረሰብ የተሳደሱ አገልግሎት ሥራ የሚስፋፋቦትን ሁኔታ ያጠናል፤ ተስማሚ ስልቶችን ይቀይሳል፤ ሲጸድቁም ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤
- ፪. በመሠረተ-ማንበረሰብ የአገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት ሊቀፉ ላልቻሉና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ወጣቶች፣ አረጋውያንና አካል ጉዳተኞች አገልግሎት የሚሰጡ ልዩ ልዩ ተቋሞች በአስተዳደሩ መንግሥ ዊ መሥሪያ ቤቶችና መንግሥ ዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ንዲሁም ረዳት ለሌላቸው ለወጣቶች፣ ለአረጋውያንና ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎት የሰጡ ያሉ የአስተዳደሩን ተቋማት ያስተዳድራል፤ ወይም መንግሥ ዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋራ በጋራ ወይም በውክልና የሚተዳደሩበትን ሥልት ይቀይሳል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ንዲሆን ያደርጋል፤
- ፫. በከተማው ውስጥ ማንበራዊ ችግሮችና ጠንቆች ሊወገዱ የሚችሉባቸውን ኅብረተሰቡን የሚያሳትፉ ሥልቶችን ይቀይሳል፤ ሲጸድቁም ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤
- ፬. ለዕርዳ ችግራም ማስፈጸሚያ ዕርዳ ይጠይቃል፤ ይቀበላል፤ ለተረጂዎችም ንዲዳረስ ያደርጋል፤ በከተማው ውስጥ ድንገተኛ አደጋ ሲከሰት የደረሰውን ጉዳት መጠንና ስፋት ያሳውቃል፤ ንዲሁም ለድንገተኛ አደጋ ጊዜ የሚሆን ቁሳቁስና ህል ይይዛል፤

- 12. administer and direct theater centers found under the City Government;
- 13. register, issue license, follow up and supervise in accordance with the law art and tourism institutrions, associations clubs and and professionals; take legal measures in cooperation with concerned bodies; support Governmental and Non-Governmental organizations engaged in the fields of culture and tourism.

47. Powers and Functions of Labour and Social Affairs Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions:

- 1. conduct studies for the promotion of community based rehabilitation, develop appropriate strategies and implement same upon approval for youth under difficult circumstances, the elderly and persons with disabilities;
- 2. create conducive ground for the establishment of institutions that render various services by the City Government and Non-Governmental Organizations for youth under difficult circumstances, the elderly and persons with disabilities that cannot otherwise be catered by community based rehabilitation; administer institutions that serve the youth, the elderly and persons with disabilities, or devise strategies for the administration of the institutions by Non-Governmental Organizations or jointly with them and implement same upon approval;
- 3. develop strategies for the participation of the community to eliminate social problems and social evils; ensure implementation of same upon approval;
- 4. request for, receive and distribute assistance to the people being helped; declare the degree of emergency disaster whenever it occurs in the City; reserve materials and foods that can be used during emergency disasters;

- ፭. መንግሥት ዋና መንግሥት ዋና ባለሆኑ ድርጅቶች መካከል በማገበራዊ ደህንነት ጉዳይ አጋርነትን የሚያጠናክር ቀልጣፋና የተቀናጀ አሰራር የሚዘረጋበትን ሁኔታ አጥንቶ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፮. የማህበራዊ ልማት ፈንድ ያቋቁማል፤ ያስተዳድራል፤
- ፯. በከተማው ውስጥ ባሉ የአሰሪና ሠራተኛ ወገኖች መካከል የሥራ ስላም ንዲሰፍን የትምህርትና የሥልጠና አገልግሎት ይሰጣል፤ የሙያ ምክር አገልግሎት ስለሚሰፋፋበት፣ ክፍት የሥራ መደቦች ስለሚመዘገቡበትና ሥራና ሠራተኛ ስለሚገናኙበት ዘዴ ይቀይሳል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤
- ፰. በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ህግ በተደነገገው መሠረት በከተማው ውስጥ የሚደራጁ የአሰሪና ሰራተኛ የሙያ ማገበራትን ይመዘግባል፤ ድጋፍ ይሰጣል ሲፈረስ ምዝገባውን ይሰርዛል፤
- ፱. በአሰሪና ሠራተኛ ወገኖች ድርድር ወቅት የሚቀርቡ የጎብኒት ስምምነት ድርድር ልዩነቶች በመግባባት ልባት ንዲያገኙ ለማድረግ አስማሚዎችን በመመደብ ጥረት ያደርጋል፤ የሕብረት ስምምነት በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ህግ መሠረት መፈጸማቸውን በማረጋገጥ የሕብረት ስምምነቶችንና ማሻሻያዎቻቸውን ይመዘግባል፤
- ፲. የወል የሥራ ክርክሮችን በሚመለከት ተከራካሪ ወገኖችን ለማስማማት ጥረት ያደርጋል፤
- ፲፩. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በከተማው ውስጥ በሥራ ላይ ስለተሰማራውና ሥራ አጥ ስለሆነው የሰው ይል ንዲሁም ስለሙያ መደብ ጥናት ምርምር ያደርጋል፤ መረጃዎችን ይይዛል፤
- ፲፪. ድርጅቶች የሥራ ሁኔታን፣ የሙያ ደህንነትንና ጤንነትን ና የሥራ አካባቢን ለመጠበቅ የወጡ የሥራ ሁኔታ ደረጃዎችና የመከላከያ ዘዴዎች በሥራ ላይ ማዋላቸውን ይቆጣጠራል፤

- 5. study and propose mechanisms that strengthen efficient and coordinated operation in partnership between Governmental and Non-Governmental Organizations on matters of social security, implement the same upon approval;
- 6. establish and administer social development fund.
- 7. provide educational and training services for employers and employees that are found in the City to promote industrial peace; develop methods for the expansion of labour counseling services, register of vacancies and labour exchange and implement same upon approval;
- 8. register and support employers associations and trade unions in accordance with the provisions of the Labour Proclamation; revoke from register upon their dissolution;
- 9. attempt to amicably resolve disputes that could arise during negotiation of collective agreement by assigning conciliator; register collective agreements and revisions of same in ensuring that they are concluded in accordance with the Labour Proclamation;
- 10. attempt to reconcile parties involved in collective labour dispute;
- 11. undertake studies, research and gather information in collaboration with appropriate organs on job classification, employed and unemployed human resource of the City;
- 12. supervise labour standards issued for the protection of the safety and health of workers, safety of working environment and protective devices are applied by undertakings;

፲፫. በከተማው ውስጥ ሥራና ሠራተኛ ለሚያገናኙ ኤጀንሲዎች የብቃት ማረጋገጫ በህግ መሠረት ፈቃድ ይሰጣል፤ ድጋፍ ያደርጋል፤ በሕግ መሠረት መሥራቱ ቸውን ያረጋግጣል፤

፲፬. በአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ ህግ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ አባሎችን ይሾማል፤ ያሰናብ ል፤ ተግባርና ላፊነት ቸውን ይከተላል፡፡

፵፰ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ሥልጣንና ተግባር

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

፩ ለከተማው አስተዳደር የመረጃና የመረጃ ልወወጥ /ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን/ ሥራ አመራር ይሰጣል፤ በመስኩም በየደረጃው የተሳለጠ አፈጻጸም የሚኖርበትን ሥርዓት ይዘረጋል፤

፪ ለከተማው አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች ና ከከተማ ስክ ቀበሌ ባሉት የአስተዳደሩ መንግሥት ዋና ኮሚሽኖች ሊኖር የሚገባውን የመረጃና የመረጃ ልወወጥ አደረጃጀት ይወስናል፤ ተግባራዊ ንዲሆን ያስፈጽማል፤ ይመራል፤ ያስተባብራል፤

፫ በከተማው አስተዳደር በየደረጃው ለሚከናወነው የመንግሥት መረጃ ሥርዓትና ልወወጥ ሥራ አቅጣጫ በመስጠት ያስተባብራል፤

፬ ለከተማው አስተዳደር የሴክተርና ሌሎች መሥሪያ ቤቶች የመረጃና የመረጃ ልወወጥ ሠራተኞች የአቅም ግንባ ተግባሮችን ያከናውናል፤ ላፊዎቻቸውን ከሚመለከቱ ቸው አካላት ጋር በመነጋገር በየደረጃው ባሉ የሚመለከቱ ቸው አካላት ንዲሾሙ ያደርጋል፤ ያስማራል፤

፭ የከተማው አስተዳደር ቃል አቀባይ ሆኖ ይሠራል፤ በየደረጃው ያለው የመረጃና የመረጃ ልወወጥ መዋቅር ወይም የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አካል ለየተመደበበት መንግሥት ዋና ኮሚሽኖች በቃል አቀባይነት ላፊነቱን የሚወጣበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

13. issue license of competence, support and supervise labour exchange agencies operating in the City;

14. in accordance with the Labour Proclamation, appoint, dismiss and supervise duties and responsibilities of the Labour Relations Board members.

48. Powers and Functions of Communication Affairs Bureau

The Bureau shall have the following powers and functions:-

1. direct the information and information communication works of the city government; lay procedure for efficient performance in the area at different levels;

2. determine the structure for information and exchange of information among the offices of the city government and governmental levels from the center to kebele; direct, coordinate, and implement the same;

3. coordinate by putting direction for government information release and communication work of the city government at different levels;

4. perform capacity building functions for information and information exchange workers of the sector and other offices of the city government; cause the officials appointed in consultation with concerned bodies and deploys them;

5. work as the spokesperson of the city government; facilitate conditions for the information and information communication structure of the government at different levels or the state communication body to effectively discharge the responsibility of spokesperson for the respective state structure;

- ፮ የከተማው አስተዳደር ዋነኛ የመረጃ ወይም የኢንፎርሜሽን ምንጭ ሆኖ ያገለግላል፤ የከተማውን አስተዳደር መልዕክቶች በመቅረጽ በልዩ ልዩ መንገዶች ያሰራጫል፤
- ፯ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ የከተማውን አስተዳደር አቋም ይገልጻል፤ ያስተዋወቃል፤
- ፰ የከተማውን አስተዳደር የመረጃ ሥርጭትና ልወ.ወ.ጥ ፕሮግራሞች ይዘትና አፈጻጸም ያቀናጃል፤ ያስተባብራል፤
- ፱ የሐገር ወ.ስጥና የወ.ጭ መገናኛ ብዙሀን የከተማውን አስተዳደር በሚመለከት በሚያወጧቸው ዘገባዎች ላይ የቅኝት ሥራዎችን ያከናውናል፤ ይተነትናል፤ ለሚመለከቱ ችግሮች አካላት ንዲደርስ በማድረግ ምላሽ ንዲሰጥባቸው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ህዝቡ አስተያየት ንዲሰጥባቸው ያደርጋል፤
- ፲ በመንግሥት ፖሊሲዎችና በተለያዩ የአስተዳደር ዕቅዶች፣ ወላኔዎችና አቅጣጫዎች ንዲሁም በልዩ ልዩ የከተማው ና አገራዊ ጉዳዮች ላይ በ ብረተሰቡ ወ.ስጥ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችሉ የህዝብ የወይይት መድረኮችን፣ ሁነቶችን፣ ኤግዚቢሽኖችን ባዛሮችንና የጎዳና ላይ ትዕይንቶችን ያዘጋጃል፤ በሴክተሮችና በክፍለ ከተሞች የሚዘጋጁ ሁነቶችን ያቀናጃል፤ ያስተባብራል፤
- ፲፩ ከፍተኛ የከተማው አስተዳደር ባለሥልጣናት ብረተሰቡን በአካል አግኝተው ማነጋገር፣ ማወያየትና ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ መስጠት የሚችሉባቸውን የወይይት መድረኮች፣ የመስክ ጉብኝትና ጋዜጣዊ መግለጫ ያዘጋጃል፤ ያስተባብራል፤
- ፲፪ የከተማውን አስተዳደር የድረ-ገጽ ሥራ ይሠራል፤ በከተማው ልዩ ልዩ ደረጃዎች የመረጃ ማዕከላት ንዲቋቋሙ፣ ማዕከላቱም በመረጃ መረብ ንዲቀናጁ ያደርጋል፤
- ፲፫ ልዩ ልዩ የህትመት ሥራዎችን ያከናውናል፤ የድምጽና ምስል ቀረጻ በማካሄድ ቅንብሮችንና ፕሮግራሞችን ንዲሁም ዶክመንታሪዎችን ያዘጋጃል፤

- 6. Serve as the main source of information to the City Government; design and disseminate messages of the City Government through different ways;
- 7. disclose and notify the stands of the City Government on different matters;
- 8. integrate and coordinate the content and execution of information transmission and exchange programs of the City Government;
- 9. perform the work of observation and analyse reports about the City Government on domestic and foreign media and cause same reach to the concerned bodies so that a response be given; cause, where necessary, public opinion given;
- 10. prepare public discussions; exhibitions, bazars and shows on the road with the view to create awareness within the society about the state policies and different plans, decisions, directions of the government, or different city or national issues; integrate and coordinate events prepared by sectors and sub-cities;
- 11. prepare and coordinate discussions, field visits, and press conference whereby the top officials of the City Government discuss in person with the public and give answer to questions;
- 12. perform the website work of the City Government; cause the establishment of information centers at different levels and integrate the centers with network;
- 13. perform different publication works; prepare compilations, programs and documentaries by doing sound and picture recordings;

፲፬ ፎቶግራፎችን ያትማል፤ በአዳራሽና በመስኮት ኤግዚቢሽን ለህዝብ ይ ያቀርባል፤

፲፭ ለአገር ወስጥና መረጃ ለሚፈልጉ የወጭ ጋዜጠኞች በየወቅቱ መንግሥ ዊ መረጃ ያሰራጫል፤ መግለጫ ይሰጣል፤

፲፮ ከተማዉ አስተዳደር ወስጥ የሚሠሩትንና የሚንቀሳቀሱትን የመረጃ አከላትና ባለሙያዎች አቅም ለመገንባት የሚያስችሉትን ሥልቶች ይዘረጋል፤ ተግባር ላይ ያወላል፤ ሥልጠና ይሰጣል፤

፲፯ ስርጭ ችዉ በከተማዉ አስተዳደር ወስጥ ለሚከናወን የግል ሚዲያና የፕሬስ ባለቤቶች ንዲሁም የማስ ወቂያ አገልግሎትና የህዝብ ግንኙ ጎት ሥራ ላይ መሠማራት ለሚፈልጉ ግለሰቦችና ድርጅቶች የዕውቅና ፈቃድ ይሰጣል፤

፲፰ ከተማዉ አስተዳደር ወስጥ የሚዲያ መሠረተ ልማት የሚጠናከርበትን፤ የሚስፋፋበትን፤ በተገቢዉ ቴክኖሎጂና ብቃት ባለዉ የሰለጠነ ባለሙያ የሚደራጅበትን ሥርዓት ይቀይሳል፤

፲፱ ከተማዉ አስተዳደር የመረጃ ስርጭትና የመረጃ ልዉዉጥ ዙሪያ ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፤ የህዝብ አስተያየት ቅኝትና ጥናት ያከናወናል፤

፳ በሥራው ልዩ ባህሪ ምክንያት የተለየ ሙያ ያለው የሰው ይል በልዩ ሁኔ መቅጠር አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ቅጥሩን ለካቢኔው በማቅረብ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም ያስፈጽማል፤

፵፱ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች ልማት ቢሮ ስልጣንና ተግባር

ቢሮው የምርታማነት ማሻሻያ ማዕከልን በበላይነት የሚመራና የሚያስተባብር ሆኖ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩.በከተማው ውስጥ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዝ እንዲስፋፋ ያደርጋል፤

- 14. print photographs; present for public view through hall or window exhibition;
- 15. dispatch current state information to domestic and foreign journalists who seek information; give press release;
- 16. lay technics to enabling capacity building of professionals working within the city; implement the same; offer training;
- 17. issue license for individuals and firms demanding to involve in private media, press owners, and advertisement service and public relations work that are to be disseminated within boundary of the City Government;
- 18. design system for strengthening, extending, and organizing with proper technology, and effective and trained professionals of the media infrastructure within the City;
- 19. conduct studies and research on information flow and communication of the city government; perform public opinion, observation and studies;
- 20. submit for decision of the Cabinet where it is found necessary to employ a person with special profession due to the special character of the career; implement same upon approval.

49. Powers and Function of Micro and Small Scale Enterprises Development Bureau

The Bureau, superiorly directing and coordinating the Productivity Improvement Center, shall have the following powers and functions:-

- 1. cause the expansion of micro and small scale enterprises in the City;

፪ በከተማው ውስጥ ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች ድጋፍ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፫ በከተማው ውስጥ የሚገኙትን ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችና ሴቶች አምራች ዜጋ ለማድረግ የሚያስችሉ የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድዎችን ያጠናል፡፡

፬ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች የማምረቻና የመሸጫ ቦታዎች፣ የጥሬ ዕቃና የማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም የመሰረተ ልማት አውታሮች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፭ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዘ ማሰልጠኛ ማዕከላት እንዲቋቋሙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፮ በከተማው ውስጥ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዘ ለተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ስልጠናዎችና አውደ ርዕዮች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤

፯ የፋይናንስና ብድር አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፰ የጋራ ማምረቻ ማዕከላት እየተገነቡ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዘ አንቀሳቃሾች እንዲሰጡ ያደርጋል፤ አሰራሩ በመመሪያው መሰረት መሆኑን ይከታተላል፤

፱ የአንቀሳቃሾችን የገበያ ችግር ለመቅረፍ ከተለያዩ መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ያደርጋል፤

፲ አንቀሳቃሾች ምርቶቻቸውንና፣ አገልግሎታቸውን ለተጠቃሚው ለማስተዋወቅ እንዲችሉና የገበያ ዕድላቸውን ለማስፋት ኤግዚቢሽንና ባዛሮች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤

2. facilitate conditions for supporting the micro and small-scale enterprises by establishing relationship with Governmental and Non-Governmental organizations in the City;
3. conduct studies on micro and small scale projects that could enable unemployed youth and women to be productive;
4. facilitate conditions of obtaining production and sales centers, raw materials and machinery as well as infrastructure for micro and small scale enterprises;
5. facilitate conditions for the establishment of micro and small scale enterprises training centers,
6. cause the preparation of training programs and exhibitions for the community members that are engaged in micro and small scale activities and coordinate same;
7. facilitate condition to obtain financial and loan services;
8. cause the establishment and transfer of common production centers to operators; follow up the application is in compliance with the directives;
9. cause the creation of market linkage of the operators with various governmental and non-governmental bodies to surmount market problems;
10. cause the organization of exhibitions and trade fairs to assist operators in promoting their products and services and expand their market opportunity;

፲፩.አንቀሳቃሾች በግል፣ በንግድ፣ በህብረት ስራ ማህበር እየተደራጁና ሕጋዊ እየሆኑ የሚሰሩበትን መንገድ ያመቻቻል፤

፲፪.በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ ተቋማት እንዲለሙና ስራቸው ቀጣይነት እንዲኖረው የንግድ ልማት አገልግሎት የሚሰጥበትን መንገድ ያመቻቻል፤

፲፫.የምርት መሸጫና ማሳያ ማዕከላትን አጠቃቀምና አስተዳደር የሚመለከት መመሪያ ያወጣል፤ አሰራሩ በመመሪያው መሰረት መሆኑን ይከታተላል፤

፲፬.አካላትና ወደ መካከለኛ ኢንተርኔት-ይዘ የሚሸጋገሩትን በመለየት ያሸጋግራል፤

፲፭.የመረጃና የምክር አገልግሎት ለተጠቃሚዎች የሚሰጥበትን ስርዓት ይዘረጋል።

፶ የምርታማነት ማሻሻያ ማዕከል

ማዕከሉ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤

፩ የምር ማነት ማሻሻያ ማዕከል በሀገሪቱ የትምህርትና የሥልጠና ፖሊሲ ፍላጎት መሠረት የሥልጠና፣ የምክር፣ የጥናትና የምርምር አገልግሎቶችን ሥርዓተ ትምህርት በመቅረጽ የሥራ ንግግራም ያዘጋጃል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤

፪. በአስተዳደሩ ከሚገኙ ልዩ ልዩ መንግሥ ዊና መንግሥ ዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሠራተኞች ንዲሁም የግል አመልካቾችን ተቀብሎ ሥልጠና ይሰጣል፤

፫. በጥቃቅንና አካላት ተቋማት ለተሰማሩት የሙያ ክህሎት ሥልጠና ይሰጣል፤ በጥቃቅንና አካላት ተቋማት ዘርፍ የቴክኖሎጂ ሽግግር መረጃ ያሰባስባል፤ ለጥቃቅንና አካላት ተቋማት ንደየአግባቡ ንዲሴ-ጭ ለማድረግ ከጥቃቅንና አካላት ተቋማት ልማት ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት ይሰራል።

11. facilitate conditions on which operators organize and operate legally being organized in commercial enterprise, cooperatives or privately;
12. facilitate ways for the provision of trade development services to assist growth and sustainability of institutions engaged in various chambers of activity;
13. issue directives on use and administration of the product exhibition and sales centers and follow up compliance of the activities to same;
14. identify and transfer enterprises from small scale to middle scale;
15. establish system to render information and counseling services to customers;

50. Productivity Improvement Centre

The Centre shall have the following powers and functions:

1. in accordance with the need of educational and training policy of the Country, develop curriculum for training, counseling, study and research services; prepare program for activity and implement same upon approval;
2. give training to employees of Governmental and non-governmental organizations as well as private applicants from various organs of the City Government;
3. give skill training to those engaged in micro and small scale enterprise; gather information on technology transfer in the sector; works in collaboration with Micro and Small Scale Enterprises Development Agency to cause proper dissemination of such information to micro and small scale enterprises.

ክፍል ሦስት
ስለማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት
ምዕራፍ አንድ
መቋቋምና አደረጃጀት

፶፩. የማዘጋጃ ቤት አካላት መቋቋም

፩ የሚከተሉት ለከተማው ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑ የአስተዳደሩ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ሕጋዊ ሰውነት በማግኘት ንደገና ተቋቁመዋል፡-

- ሀ. የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ፤
- ለ. የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች የመከላከልና መቆጣጠር ኤጀንሲ፤
- ሐ. የደረቅ ቆሻሻ መልሶ መጠቀምና ማስወገድ ን ሮጀክት ጽህፈት ቤት፤
- መ. የውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን፤
- ሠ. የውበት መናፈሻና ዘላቂ ማረፊያ ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ፤
- ረ. የወላጅ ኩነቶችና ነዋሪዎች አገልግሎት ጽህፈት ቤት፤

፪ ቀደም ብሎ ተቋቁሞ ያለው የአዲስ አበባ ቁራዎች ድርጅት ተጠሪነት ለከተማው ሥራ አስኪያጅ ይሆናል፤

፫. ያንዳንዱ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካል ሥራ አስኪያጅ፣ ንዳስፈላጊነቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ፣ አግባብ ያላቸው የሥራ ክፍሎችና ሠራተኞች ይኖሩ ል፤

፬ የከተማው ሥራ አስኪያጅ የሚመራቸው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ንደ ሕግ አገልግሎት፣ የመንግሥት ፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር፣ የሰው ይል አስተዳደር ያሉ ደጋፊ የሥራ ሂደቶች በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ዝርዝሩ በካቢኔው በሚፀድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት በከንቲባው በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል።

Part Three
Organs of Municipality Service
Chapter One
Organization and Establishment

51. Establishment of Organs of Municipal Services

1. The municipal service organs of the City Government that have legal personality and accountable to the City Manager are re-established as follows :

- a) Cleanness Administration Agency;
- b) Fire and Emergency Prevention and Control Agency;
- c) Solid waste Re-use and Disposal Project Office
- e) Water and Sewerage Authority;
- f) Beautification, Parks and Cemetry Development and Administration Agency;
- h) Office of Vital Statistics and Residents’ Service;

2. The accountability of the Addis Ababa Abattoir shall be to the City Manager.

3. Each municipal service organ shall have a Manager, Deputy Manager as may be necessary, appropriate work units and employees.

4. Municipal service organs which are directed by the City Manager shall have support processes such as legal services, Government finance Purchase and property administration, and human resource management in common; the details shall be provided by the directives of the Mayor based on the organizational structure approved by the City Cabinet.

፶፪. የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ላፊዎች ተጠሪነትና ላፊነት

፩ ያንዳንዱ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካል ሥራ አስኪያጅ የሚመራውን አካል ለሚመለከቱ ሥራዎች፣ ኘርግራሞችና ሕጎች አፈጻጸም ተጠሪነቱ ለከተማው ሥራ አስኪያጅ ሆኖ፤

ሀ. የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካሉን የመምራትና የመወከል ላፊነት ይኖረዋል፤

ለ. የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካሉን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ የማዋል ላፊነት ይኖረዋል፤

ሐ. ለሥራ ቅልጥፍናና ስኬት አስፈላጊ በሆነ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን ለበ ች ላፊዎች በውክልና መስጠት ይችላል፤

መ. ስለ ሥራው አፈጻጸም ተጠሪ ለሆነለት አካል ሪፖርት ያቀርባል፡፡

፪. የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካል ምክትል ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ላፊው በማይኖርበት ወይም የመሥራት ችሎ ውን ባጣ ጊዜ ተክቶት ይሰራል፤ በመደበኛ ሁኔ ደግሞ በመዋቅራዊ የሥራ ዝርዝር በተመለከተው መሠረት የሥራ አስኪያጁ የቅርብ ረዳት ሆኖ ይሠራል፡፡

፫ የክፍለ ከተማ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጽሕፈት ቤት ዕቅድና በጀቱን በስራው መስክ ከሚመለከተው የከተማው ማ ከል የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካል ጋር በመመካከር አዘጋጅቶ ለክፍለ ከተማው ሥራ አስኪያጅ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤ ንዲሁም የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በሥራው መስክ ለሚመለከተው የከተማው ማ ከል የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካልና ለክፍለ ከተማው ሥራ አስኪያጅ ያቀርባል፤

፬ የወረዳ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጽ/ቤት ዕቅድና በጀቱን በስራው መስክ ከሚመለከተው የክፍለ ከተማ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጽሕፈት ቤት ጋር በመመካከር አዘጋጅቶ ለወረዳው ሥራ አስኪያጅ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤ ንዲሁም የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በስራው መስክ ለሚመለከተው የክፍለ ከተማው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ጽሕፈት ቤትና ለወረዳው ሥራ አስኪያጅ ያቀርባል፡፡

52. Accountability and Responsibility of Heads of Municipal Services Organ

1. Without prejudice to the accountability of each manager of every municipal service organ with regard to activities, programs and implementation of laws to the City Manager, he/she shall :-

- a) have the responsibility to direct and represent the municipal service organ;
- b) have the responsibility to implement powers and functions of the municipal service organ;
- c) have the right to delegate its power and functions whenever necessary for efficiency and success;
- d) submit performance report to the organ it is accountable.

2. The Deputy Manager of municipal service organ shall replace the manager in his/her absence or whenever he/she losses his/her capacity; in the ordinary course of things he/she shall assist the manager in accordance with job description stated in the organizational structure.

3. Sub-City municipal service office shall prepare its plan and budget in consultation with the central municipal service organ of the City in its field of activity and submit to the Sub-City Manager; ensure implementation of same upon approval; and also submit its performance report to the central municipal service organ of the City in its field of activity and to the Sub-City Manager;

4. The Wereda municipal services office shall prepare its plan and budget in consultation with the municipal services office of the Sub-City in its field of activity and submit to the Wereda manager; ensure implementation of same upon approval; and also submit its performance report to the Sub-City municipal service office in its field of activity and to the Wereda Manager;

፭ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ስከ (፬) ና በህግ በሌላ ሁኔታ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ላፊዎችና ምክትል ላፊዎች የሥራ ሁኔታ በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

ምዕራፍ ሁለት

የማዘጋጃ ቤት አካላት ሥልጣንና ተግባር

፶፫. የማዘጋጃ ቤት አካላት የወል ሥልጣንና ተግባር

ያንዳንዱ የማዘጋጃ ቤት አካል በደረጃው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

- ፩. ንግድና ንግድ ሥራ ያወጣል፤
- ፪. መመሪያ ያወጣል፤
- ፫. ፖሊሲ፣ ሕግና ደንብ ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፤
- ፬. ሠራተኞችን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤
- ፭. የአቅም ግንባ ሥራዎችን ያከናውናል፤ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ንግድ ሥራዎችን ያስፈጽማል፤
- ፮. በሕግ መሠረት የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባል፤
- ፯. አግባብ ካላቸው አካላትና ከከተማው ነዋሪዎች ጋር በመተባበር በአጋርነት ይሠራል፤
- ፰. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ በአስተዳደሩ ሌላ ህግ በሌላ ሁኔታ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ በአስተዳደሩ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ሕግ መሠረት ንብረት ያስተዳድራል፤ ያስወግዳል፤
- ፱. በስሙ ውል መዋዋል፣ መክሰስ ወይም መክሰስ ይችላል።

፶፬. የከተማው ሥራ አስኪያጅ

ሥራ አስኪያጁ የሚከተሉትን ተግባራት ይፈጽማል፤

- ፩ የከተማውን ሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት ያደራጃል፤ በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
- ፪ በዚህ አዋጅ ንደገና የተቋቋሙ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላትን በማዘጋጃ ቤት ዋና አስፈጻሚነት በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል።

- 5. Without prejudice to the provisions set forth in sub-articles (1-4) of this Article and other laws, the working conditions for Heads and Deputy Heads of the municipal services organs shall be determined by the Regulations the City Cabinet issues.

Chapter Two

Powers and Functions of Municipal Services

Organs

53. Common Powers and Functions of Municipal Services Organs

Every municipal service organ at each tier shall have the following powers and functions:

- 1. prepare plan and programs;
- 2. issue directives;
- 3. ensure the implementation of policy, law and regulations;
- 4. administer its employees in accordance with the appropriate law;
- 5. implement civil service reform program; perform capacity building activities;
- 6. collect service charges in accordance with the law;
- 7. work in collaboration and partnership with appropriate organs and residents of the City;
- 8. owns property; without prejudice to provisions of other laws of the City Government, administer and dispose properties in accordance with the public procurement and property administration law of the City Government;
- 9. enters into contract in its own name, sue or be sued.

54. The City Manager

City Manager shall discharge the following functions:

- 1. organize, direct and administer office of the City Manager፤
- 2. direct and coordinate the municipal services organs, re-established in accordance with this Proclamation, as chief executive of the municipal services.

፶፭. የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ

- ፩ ኤጀንሲው የሚከተለው ስልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል
- ፪ በጥናትና ምርምር የ ገዙ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፤ ያስተባብራል፤
- ፫ ሕብረተሰቡ የአመለካከትና የባህሪ ለውጥ በማምጣት በከተማው የጽዳት ሥራዎች ባለቤትና ዋና ተዋናይ ንዲሆን የሚያስችሉ የትምህርትና ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን በየደረጃው ያከናውናል፤ ልዩ ልዩ ስልጠናዎችንም ይሰጣል፤
- ፬ የከተማው የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አሰባሰብ ሥራ የሕዝብ ጤናን በማይጎዳና የአካባቢ ብክለትን በማይፈጥር መንገድ ለማከናወን የሚያስችል ቀልጣፋ፣ ውጤ ማና ተገልጋይ ተኮር የአሠራር ስርዓት በመዘርጋት ንዲተገበር ያደርጋል፤
- ፭ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ለመተግበር የሚያስችሉ ልዩ ልዩ የአሠራር መመሪያዎች፣ ማኅተሞች፣ ስ ንዳርዶችና ደረጃዎችን ያዘጋጃል፤ ያሻሽላል፤ ንዲተገበሩም ያደርጋል፤ ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፮ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ሥራዎችን ለመተግበር በከተማ ደረጃ የወጡና የፀደቁ ፖሊሲና ህጎች በየደረጃው ንዲፈፀሙ ያደርጋል፤ ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፯ ጥቃቅንና አነስተኛ የጽዳት ድርጅቶች በከተማው የፅዳት ሥራዎች የሚሳተፉበትንና ጉልህ ሚና የሚኖራቸውን አማራጮች በማጥናት ንዲተገበር ያደርጋል፡፡
- ፸ ደረቅ ቆሻሻ ከምንጩ የሚቀንስበትንና የሚለይበትን ስርዓት ይዘረጋል፤ ንዲተገበርም ያደርጋል፡፡
- ፩ በከተማው የደረቅ ቆሻሻ አያያዝ፣ አሰባሰብና መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ሥራዎች ላይ ጉልህ ውጤት ላመጡ አካላት ውቅናና የማበረ ቻ ሽልማት ይሰጣል፡፡
- ፪ በተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ሥራዎች የግል ባለሀብቶችና ሌሎች አካላት የሚሳተፉበትን ስልት በመቀየስ ንዲፈፀም ያደርጋል፤ በትብብርም ይሠራል፡፡

55. Cleanliness Administration Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. direct, control and coordinate integrated solid waste management works based on study and research;
2. perform educational and awareness creation works at different levels so that attitudinal change would be brought within the society and it would be owner and main actor of sanitary works of the city;
3. introduce and cause implemented a work procedure of the city solid waste handling and collection work which is fast, effective and customer focused and that enable perform in a way not affecting public health and not causing environmental pollution;
4. prepare, improve, follow up and control different working directives, manuals, standards, and levels that enable implementation of integrated solid waste management;
5. cause implemented, follow up and control implementation, at different levels, of policy and laws issued and approved at city level to implement integrated solid waste management works.
6. conduct study on and cause implemented alternatives by which small scale cleanness organizations would participate and play dominant role in the cleaning works of the City;
7. introduce a system by which solid waste would be minimized and identified from its source; cause the same implemented;
8. offer initiating award and recognition to bodies that score considerable result in solid waste handling, collection and re-use works of the City;
9. devise and cause implemented techniques by which private investors and other bodies participate in the integrated solid waste management works.

፲ ለአገልግሎቱ የሚወጣው ወጪ በተገልጋዮች የሚሸፈንበትን የ ሪፍና የክፍያ ስርዓት አጥንቶ ያቀርባል፤ በከተማው አስተዳደር ሲፀድቅም የአገልግሎት ክፍያው በወቅቱ መሰብሰቡን ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፩ ለተገልጋዩ ቀልጣፋና ዉጤ ማ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ የአገልግሎት አሰጣጥ አማራጮችን በማጥናት ይተገብራል፤ አገልግሎቶችን በከንትራት በመስጠት ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤ ርምጃም ይወስዳል፤ ሥራዎች በዉሉ መሠረት መፈጸማቸውን በማረጋገጥ ክፍያ ይፈጽማል፤

፲፪ በዘርፉ ለመሠማራት የሚፈልጉ የግል ባለሀብቶችና የጽዳት ድርጅቶች የሚያቀርቡትን የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ይገመግማል፤ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትና የሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይከተላል፤ ይቆጣጠራል ርምጃ ይወስዳል፤

፲፫ ጽዳት አገልግሎት ክፍያ ከሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎች ጋር ተጣምሮ በውክልና ንዲሰበሰብ ያደርጋል፤ በተለያዩ አካላት የተሰበሰበው ገቢም በወቅቱ ተጠቃሎ መግባቱን ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፬ የውስጥ ገቢ ሰብስቦ ሲፈቀድለት ይጠቀማል፡፡

፶፮ የውበት መናፈሻና ዘላቂ ማረፊያ ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል:-

፩ በከተማው መሪ ፕላን መሠረት የተወሰኑ (የተቀመጡ) የመናፈሻ ቦ ዎችን፣ መካነ አራዊትን፣ ዘላቂ ማረፊያ ቦ ዎችን፣ ወንዝ ዳርቻዎች በአስተዳደሩ ባለቤትነት ሥር ሆነው ለሕዝብ አገልግሎት ንዲውሉ ያለማል፣ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤

፪ ዝግ ፖርኮችን፣ ለፖርክነት የተከለሉ ክፍት አረንጓዴ ቦ ዎችን፣ የክብረ በዓልና ፕላዛ አደባባዮችን፣ የወንዝ ዳርቻዎችንና ዘላቂ ማረፊያዎችን ያለማል፣ በጎ ፈቃደኛ አልሚዎችን ያሳትፋል፤ ያስተዳድራል፤

10. conduct and submit tariff and payment system by which the cost for the service would be covered by the customers; upon approval by the City Government, follow up and control that the service charge is timely collected.

11. conduct study and implement different service delivery alternatives that enable rendering fast and effective service to the customer; contract out services, administer, control and take measure; ensure that works done in accordance with the contract and effect payment thereof;

12. evaluate project proposal submitted by private investors or hygiene organizations who intend to involve in the sector; issue competence certificate and work permit; follow up; control and take measure;

13. cause hygiene service charges collected together with other service charges through delegation; follow up and control that the revenue collected by different organs is timely deposited;

14. collect and utilize internal income upon permission.

56. Beautification, Parks and Cemetery Development and Administration Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

1. develop, administer and control, under ownership of the City Government, recreation places, zoos, cemetery, river banks identified in accordance with the city's plan;

2. develop closed parks, open green areas identified for park purpose, festival and plaza squares, river banks and cemetery; let voluntary developers participate; administer same;

፫ ህብረተሰቡ የአመለካከትና የባህርይ ለውጥ በማምጣት የማስዋብ ስራዎች ባለቤትና ዋና ተዋናይ ንዲሆን የሚሰጥ የትምህርትና ግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራዎችን በየደረጃው ያከናውናል፤ በመስኩም ሥልጠናዎችን ይሰጣል፤

፬ በጥናትና ምርምር በመ ገዝ የከተማዋ የመናፈሻ ቦ ዎች፣ አረንጓዴ ቦ ዎች፣ አደባባዮች፣ ዘላቂ ማረፊያዎች ልማትና አስተዳደር ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያስተባብራል፤

፭ የመናፈሻና የዘላቂ ማረፊያ ቦ ዎች፣ የመንገድ አደባባይና አካፋዮች ዲዛይን ያዘጋጃል፣ ይገነባል፣ ያስገነባል፣ የግንባ ሥራዎችን ይከተተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ሥራዎች በውሉ መሠረት መፈጸማቸውን በማረጋገጥ ክፍያ ይፈጽማል፤

፮ የዘላቂ ማረፊያ ቦ ዎችን በተሻለ ሁኔ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ሰልት ይቀይሳል፣ የቀብር ምስክር ወረቀትና የአጽም ዝውውር ፈቃድ ይሰጣል፣ የባይተዋር ቀብር ይፈጽማል፣ የአስክሬን ማጓጓዣ አምቡላንስ መኪና ኪራይ አገልግሎት ይሰጣል፤

፯ ለከተማው ወጠት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ሕንፃዎችና አጥሮች በሚዘጋጁ የቀለም ስ ንዳርዶች መሠረት በወቅቱ መቀባ ችውን ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ተገቢው ርምጃ ንዲወሰድ ያደርጋል፤

፰ የመናፈሻና ዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት ክፍያዎች ይሰበስባል፣ የተሰበሰበውንም ለፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ገቢ ያደርጋል፣ በትክክል ገቢ ስለመሆኑ ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፤

፱ የተሻሻለ የመናፈሻና የዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት ክፍያ ተመን አጥንቶ ያቀርባል፣ በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ሲፀድቅም የአገልግሎት ክፍያው በተመኑ መሠረት መፈጸሙን ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፤

3. perform educational and awareness creation works at various levels that bring about change in attitude and conduct of the society so that it could own and be major actor of beautification works; provide trainings in the area;
4. direct, control and coordinate development and administration works of the City's recreation centers, green areas, squares, cemeteries based on study and research;
5. prepare design of recreation centers, cemeteries, squares and dividing lines of roads; build or cause the same built; follow up and control construction works, effect payment by ensuring that the work is accomplished in accordance with the contract;
6. devise a strategy that enables better utilization of cemeteries; issue certificate of burial and license of moving skeleton; perform burial of aliens; provide ambulance vehicle rental service for transporting corpse;
7. follow up and control that the buildings and fences contributing to the beauty of the city are timely painted in accordance with the fixed standard paint; cause proper measure taken;
8. collect recreation center and cemeteries service fee; deposit the fee collected with the Finance and Economic Development Bureau; follow up and control the proper deposit of the same;
9. submit revised recreation centers and cemeteries service fee estimate based on study; upon approval by the city cabinet, follow up and control that the service fee is implemented in accordance with the estimate;

፲ በመናፈሻ ፖርቶችና በዘላቂ ማረፊያ አገልግሎት ዘርፍ መስማራት ለሚፈልጉ የግል ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት ወይም ሌሎች የሚያቀርቡት የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ይገመግማል፣ የብቃት ማረጋገጫ፣ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፤

፲፪ የውበት፣ መናፈሻና የከተማዋን አየር ሚዛን የሚጠብቁ የዛፍ ችግኞች፣ አበባና የዛፍ ዝረያዎች የሚባዙበትን የችግኝ ጣቢያዎች ያስፋፋል፣ ያስተዳድራል፣ ችግኞችን ለተጠቃሚዎች በሽያጭ ያቀርባል፤

፲፫ የመናፈሻዎችን ደረጃ ያዘጋጃል፣ ይወስናል፡፡

፶፯ የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች የመከላከልና የመቆጣጠር ኤጀንሲ

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

፩. በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ሊደርሱ የሚችሉ የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች አስቀድሞ መከላከል አደጋውም ከተከሰተ በኋላ ፈጥኖ መቆጣጠር ና የህይወት አድን ርዳ ማድረግ፤

፪. የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና ዝግጁነት ፖሊሲ ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል ፣ ስፋት ያለው አደጋ ሲያጋጥምና አስፈላጊ መስሎ ሲያገኘው የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔ ንዲደነገግ ና ንዲ ወቅ ረቂቅ ደንብ በማዘጋጀት ያቀርባል፤

፫. የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከያ ደረጃና ደንብ በማዘጋጀት ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ተግባራዊነቱን ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፣ ያስፈፅማል፤

፬. ከባለ ድርሻ አካላትና ከተባባሪ ድርጅቶች ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከ ችው መሥሪያ ቤቶች ጋር ቅንጅት በመፍጠር ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ለመከላከል ና ለመቆጣጠር የሚረዱ ስልቶችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ያደርጋል፤

- 10. evaluate the project proposal submitted by private investors, religious institutions or others who are willing to involve in the service of recreational parks and cemeteries; issue certificate of proficiency; follow up and control;
- 11. develop and administer nurseries where species of trees and flowers, that contribute to beautification, recreation and maintain ecological balance of the city, are reared; provide plants for beneficiaries on sale basis;
- 12. prepare and determine standard of recreational centers.

57. Fire and Emergency Prevention and Control Agency

The Agency shall have the following powers and functions:-

- 1 prevent in advance fire and emergency in Addis Ababa City that could arise naturally or act of human being; in case where the emergency has occurred immediately control the same and provide life saving aid;
- 2 prepare policy of fire and emergency prevention and preparedness; implement the same upon approval; where an extensive emergency occurs and it finds necessary, prepare and submit a draft regulation for state of emergency to be declared and notified;
- 5. prepare and submit a regulation and standard of fire and emergency prevention; follow up, control and cause executed the same upon approval;
- 6. devise and implement strategies that help to prevent and control fire and emergency in coordination with stakeholders, cooperating organizations and other concerned government offices;

፭. የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ መሣሪያዎች፣ የአደጋ ጊዜ ማምለጫ ደረጃዎች፣ የጭስ የነበልባልና ንዲሁም የሌሎችም አደጋ ጠቋሚ መሣሪያዎች በአገልግሎት መስጫ ልዩ ልዩ ተቋሚት መተካላቸውንና በአግባቡ መስራታቸውን ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ያልተሟሉ ሆነው ሲገኙ በሚወጣው የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከል ደንብ መሰረት ሕጋዊ ርምጃ ንዲወሰድበት ያደርጋል፤

፮. የቅድመ ማስጠንቀቂያ የአደጋ ጊዜ መረጃ ያሰባስባል፣ ቅድመ አደጋ ጠቋሚ ጥናቶችን በማካሄድ የሚመለከቱ ችግሮች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ንዲወስዱ ያደርጋል፤

፯. ድንገተኛ አደጋዎች ሲከሰቱ የሚመለከቱ ችግሮችን መሥሪያ ቤቶችና ነዋሪዎችን በማስተባበር የነፍስ አድን ርዳ ያደርጋል፤

፰. በ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ምክንያት ከቤትና ንብረታቸው ለሚፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከሦስት ቀን ለማይበልጥ ጊዜ ጊዜአዊ ድጋፍ ይሰጣል፤

፱. የ ሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ተከላካይ ባለሙያዎች፣ ልዩ ልዩ ተቋሚትና ህብረተሰቡ ስለ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት የሚሰለጥኑበትን የሥልጠና ማዕከል በማደራጀት ከጊዜ ወደ ጊዜ የማሰልጠን አቅሙን በማጎልበት ልዩ ልዩ ሥልጠናዎችን ይሰጣል፤ ተቋሙም ከሚመለከቱ ችግሮች አካላት ውቅና ንዲያገኝ ያደርጋል፡፡

፶፰ የደረቅ ቆሻሻ መልሶ መጠቀምና ማስወገድ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት

የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤

፩ የደረቅ ቆሻሻ የቅብብሎሽ ጣቢያ፣ የመልሶ መጠቀምና የማስወገጃ ሰ ፕሮጀክቶችን በባለቤትነት ይመራል፤ በአግባቡ መፈጸማቸውንም ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፪ ነገሩን የረጸ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሰ ያስተዳድራል፤ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ የማሻሻያ ሥራዎችን በማከናወን የማስወገጃ ሰ ው በህዝብ ጤናና በአካባቢ ላይ አሉ ዊ ተፅዕኖ በማያስከትል መንገድ አገልግሎት ንዲሰጥ ያደርጋል፡፡ ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤

7. follow up and control the installation and proper functioning of fire and emergency prevention and control equipment, emergency time exit staircase, smoke, flame and even other emergency indicating equipment in different service rendering institutions; where such equipment are not fulfilled, it shall cause legal measures taken in accordance with the fire and emergencies prevention regulation;
8. gather emergency time prior notice information; cause the concerned bodies take the necessary care by conducting prior emergency indicative studies;
9. provide life saving aid, where emergencies occur, by coordinating the concerned offices and the residents;
10. provide temporary assistance for a period not exceeding three days to those members of the society who are displaced from their house and lost property due to fire and emergency;
11. offer different trainings by organizing and strengthening from time to time the capacity of training of a center where fire and emergencies prevention professionals, different institutions and the society get training on emergency prevention and preparedness; cause the institution get recognition from the concerned bodies.

58. Solid Waste Re-use and Disposal Project Office

The project Office shall have the following powers and functions:-

1. direct in ownership the solid waste transfer stations, re-use and disposal site projects; follow up and control their proper implementation;
2. administer the existing Repi solid waste disposal site; cause the disposal site, by performing improvement works that enable render fast service, render service in a way not having negative impact on health of the society and the environment; follow up and control the same;

፫ ነባሩ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦ አገልግሎቱ ሲያበቃ የሚዘጋበትንና በቀጣይነትም ለሌላ አገልግሎት ማዋል የሚችልበትን መንገድ በማስጠናት ንዲተገበር ያደርጋል፤

፬ በቅብሎሽ ጣቢያና በማስወገጃ ቦ ደረቅ ቆሻሻ በክብደት ሚዛን የሚመዘንበትንና ትክክለኛ መጠኑ የሚ ወቅበትን ሥርዓት ይዘረጋል። መረጃዎችን መዝግቦ ይይዛል፤ ያስራጫል፤

፭ የደረቅ ቆሻሻ ቅብሎሽ ጣቢያዎችን በከተማው የተለያዩ አቅጣጫዎች በማስጠናት ንዲገነቡና ጥቅም ላይ ንዲውሉ ያደርጋል፤

፮ የመልሶ መጠቀምና የቀልዝ ማዕከላትን በማስፋፋት ደረቅ ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ሥርዓት ይዘረጋል፤ ይተገብራል። ደረቅ ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ የሚውልበትንና ጠቃሚ ዉጤት የሚያስገኝበትን የተለያዩ ቴክኖሎጂ አማራጮች በማጥናት ንዲተገበሩ ያደርጋል። ውጤ ማነ ቸውን በመከ ተል በየደረጃው ተግባራዊ የሚሆንበትን ሁኔ ያመቻቻል፤ ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፯ በቅብሎሽ ጣቢያና በማስወገጃ ቦ የአገልግሎት ክፍያ ሪፍ በማጥናት ያቀርባል፤ በከተማ አስተዳደሩ ሲፀድቅም ይተገብራል፤

፰ የአዲስ ሳኒተሪ ላንድፊል የቦ መረጣ፤ የጥናትና የማልማት ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

፱ የፕሮጀክቱን ዝክረ ተግባር፤ የጨረ ና የኮንትራት ውል ሰነዶችን ያዘጋጃል፤ የፕሮጀክቶችን ዓይነትና ደረጃ በመለየት በዓለም አቀፍና በሀገር ዉስጥ አማካሪዎች ጨረ በማውጣት ንዲጠኑ ያደርጋል፤

፲ ፕሮጀክቶች በወጣላቸው ስ ንዳርድ፤ ዕቅድና የዉል ስምምነት መሠረት በወቅቱ መፈፀማቸውን ይከ ተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ያረጋግጣል።

3. conduct study and cause implemented the way by which the existing solid waste disposal site would be closed at the end of its service and used for other services in the future;
4. introduce a system by which solid waste would be weighed by weigh bridge between transfer station and disposal site so that the exact quantity would be known; record information and distribute the same;
5. cause study conducted and accordingly solid waste transfer stations built in different corners of the City and used;
6. introduce and implement a system by which solid waste would be re-used by extending re-use and fermentation centers; cause implemented by conducting study on the various technology alternatives by which solid waste would be re-used and brings about useful result; by following up their effectiveness, facilitate, follow up and control the way by which such will be implemented at different levels;
7. conduct study and submit service charge tariff in transfer station and disposal site; implement the same up on approval by the City Government.
8. superiorly direct, coordinate and control the Addis Sanitary Landfill site selection, study and development works;
9. prepare the terms of reference of the project, auction and contract documents; cause studied, by identifying the type and standard of projects, by international and domestic consultants through auction.;
10. follow up, control and ensure that the projects are timely executed in accordance with the prepared standard, plan and contract agreement.

፶፱ የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን

ባለሥልጣኑ በቦርድ የሚመራ ሆኖ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-

- ፩ የውኃ መገኛ ቦታዎች ጥናት ያካሂዳል ፣ የውኃና የፍሳሽ መስመሮች ማስተር ፕላን ያዘጋጃል ፣ የውኃ ተቋማትን ዲዛይን ያዘጋጃል ፣ ግንባታ ያካሂዳል ፣ ከባድ መስመር ይዘረጋል፣ እንክብካቤ ያደርጋል ፣
- ፪ የከተማው የመጠጥ ውኃ አቅርቦትና የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድን ለማሻሻል የአጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ አዘጋጅቶ ለሥራ አመራር ቦርዱ ያቀርባል ፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፣
- ፫ የውኃና ፍሳሽ ንግድነቶችን ያጠናል፣ የኮንትራት ሰነዶችንም ያዘጋጃል ፣ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፣
- ፬ በዕቅዱ መሠረት የሚያስፈልገውን የፋይናንስ ፍላጎትና ምንጮችን በመለየት የውሃኑ ሀሳብ ለቦርዱ ያቀርባል ፣
- ፭ የክርስ ምድር ውኃ የሚወጣበትን ሁኔታ ይወስናል፣ ውኃን አውጥቶ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል፣
- ፮ የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓቱን በማጥናትና በማስተር ፕላን ተመርቶ ግንባታውን በማከናወን ሥርዓቱም እንዲሻሻል ያደርጋል፣
- ፯ በጽህፈት ቤቱ የሚከናወኑ ተግባራት ሲጠናቀቁ ለሚመለከተው አካል በማስተላለፍ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበትን ሁኔታ ያመቻቻል

፷ የወላኝ ኩነቶችና ነዋሪዎች አገልግሎት ጽ/ቤት

- ፩ ጽህፈት ቤቱ በፌዴራል አዋጅ ቁጥር ፫፻፴፬/፲፱፻፺፭ እና ፴፻፷፯/፲፱፻፺፯ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የውልና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ፳፮/፲፱፻፹፫ የተመለከቱትን የውልና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ሥልጣንና ተግባራት ይኖረዋል፡፡
- ፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ ጽህፈት ቤቱ፡-
 - ሀ) ልደት፣ ጋብቻ፣ ፍቺና ሞት ይመዘግባል፤ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣

59. Water and Sewarage Authority

The Authority, being directed by Board, shall have the following powers and functions:-

1. conduct study on water sources; prepare master plan for water and sewerage lines; prepare design for water institutions; construct the same; install heavy line and take care of it;
2. prepare and submit, to the board of directors, short, medium and long term plan to improve the supply of potable water and discharge of sewerage; implement the same upon approval;
3. study water and sewerage projects; prepare contract documents; follow up its implementation.;
4. submit proposal identifying the necessary financial demand and sources based on its plan;
5. determine the way how underground water is extrated; cause the extracted water to be used;
6. cause the system of liquid waste disposal improved by studying and performing its construction guided by the master plan;
7. facilitate conditions, transferring to the concerned body, by which the society would benefit out of the activities accomplished by the office.

60. Vital and Residents' Service Office

1. Notwithstanding the provisions of the Federal Proclamation No 334/2003 and 467/2005 the office shall have the powers and functions provided by Regulations No 26/2001, the Addis Ababa Acts and Documents Registration office Establishment Regulations.
2. Without prejudice to the provisions of sub-article 1 of this Article, the Office shall:-
 - a. register and issue certificate of birth, marriage and death,

፹፩

ለ) የከተማውን ነዋሪዎች ይመዘግባል የመ ወቂያ የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

፳፩ ስለከተማው አስተዳደር የልማት ድርጅቶች

በዚህ አዋጅና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ህጎች የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የቁራዎች ድርጅት ና የሲኒማ ቤቶች አስተዳደር በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የልማት ድርጅቶች ደንብ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፺፩ የተደነገገው ሥልጣንና ተግባር ንዲሁም አደረጃጀትና አሰራር ይኖራቸዋል።

ክፍል አራት

የክፍለ ከተማ መቋቋምና ሌሎች የአደረጃጀት ሁኔ ዎች ምዕራፍ አንድ

የክፍለ ከተማ መቋቋም ና አደረጃጀት

፳፪. የክፍለ ከተማዎች የአካላለል መሠረት

የክፍለ ከተማዎች አካላለል የቆዳ ስፋትን፣ መልክአምድራዊ አቀማመጥን፣ የሕዝብ ብዛትን፣ የልዩ ልዩ አገልግሎቶች ስርጭትን፣ የሀብት ስርጭትንና የአስተዳደር አመችነትን መሠረት ያደረገ ነው።

፳፫ ስለክፍለ ከተማዎች መቋቋም

በከተማው ውስጥ ቀጥሎ የተዘረዘሩት አሥር ክፍለ ከተማዎች ህጋዊ ሰዉነት ኖሮአቸው ንደገና ተቋቋመዋል፡-

- ፩ አራዳ ክፍለ ከተማ፣
- ፪ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ፣
- ፫ ልደ ክፍለ ከተማ፣
- ፬ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣
- ፭ የካ ክፍለ ከተማ፣
- ፮ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣
- ፯ አቃቂ ቃሲቲ ክፍለ ከተማ፣
- ፰ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ፣
- ፱ ኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ና
- ፲ ጉሰሌ ክፍለ ከተማ።

b. register residents of the City and issue identity card.

61. Public Enterprises of the City Government

Without prejudice to the provisions of this Proclamation and other relevant laws, the Abattoir Enterprise, Cinema Halls Administration shall have the powers and functions as well as organization and operation as stipulated in the Addis Ababa City Government Public Enterprises Regulations No.14 /1999.

Part Four

Establishment of Sub-Cities and Other Conditions of Organization

Chapter One

Establishment and Organization of Sub-Cities

62. Basis of Sub-Cities Delimitation

The delimitation of Sub-Cities is based upon the physical, geographical position, number of population, distribution of a variety of services and resources and of administrative convenience.

63. Establishment of Sub-Cities

The following ten Sub-Cities are hereby re-established by this Proclamation as legal persons in the City:

1. Arada Sub-City,
2. Adis Ketema Sub-City,
3. Lideta Sub-City,
4. Kirkos Sub-City,
5. Yeka Sub-City,
6. Bole Sub-City,
7. Akaki Kaliti Sub-City,
8. Nifas Silk- Lafto Sub-City,
9. Kolfe-Qeranio Sub-City,
10. Gulele Sub-City

፳፬. የክፍለ ከተማዎች ወሰን

የክፍለ ከተማዎች ወሰን በአዲስ አበባ ከተማ የአካላለል ካር ላይ ተለይቶ በተገለጸው መሠረት የተወሰነው ይሆናል።

፳፭. የክፍለ ከተማዎች አስተዳደር ተጠሪነት

የክፍለ ከተማዎች ተጠሪነት ለክፍለ ከተማው ነዋሪና ለከተማው አስተዳደር ይሆናል።

ምዕራፍ ሁለት

የክፍለ ከተማዎችና የሥልጣን አካላት ሥልጣንና

ተግባር፣ ንዲሁም ተጠሪነት

፳፮. የክፍለ ከተማ አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ሥልጣንና ተግባራት

ያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ከከተማው ማ ከል አግባብ ያለው ቢሮ ወይም ሌላ አስፈጻሚ አካል ስልጣንና ተግባር አካያ በተዋረድ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፩ በተመለከተው መሠረት በተደራጁትና በሚደራጁት አስፈጻሚ አካላት የስራ መስክ ተከፋፍሎ በስራ መስኩ በተደራጀው አስፈጻሚ አካል የሚከናወኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

፩ የክፍለ ከተማውን አጠቃላይ ቅዶች፣ መርሃ ግብሮችና ፕሮጀክቶች ያዘጋጃል፣ በሥራ ላይ ንዲውሎ ያደርጋል፣ አፈጻጸማቸውን ይከ ተላል፣ ይቆጣጠራል፣

፪ ፖሊሲዎች ሕጎች፣ ደረጃዎችና የአስተዳደሩ የበላይ አካላት ውሳኔዎች በክፍለ ከተማው ተግባራዊ መሆናቸውንና የክፍለ ከተማው ፀጥ መጠበቁን ያረጋግጣል፣

፫ የተፈቀደለትን በጀት ይደለድላል፣ በሥራ ላይ ያውላል፣ አፈጻጸሙ በከተማው አስተዳደር የፋይናንስ አስተዳደር ሕግ መሠረት መሆኑን ይከ ተላል፣ በህግ አግባብነት ያለውን ግብርና ቀረጥ ይሰበስባል፣ በሚወጣ መመሪያ መሠረት የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ክፍያዎችንም ይሰበስባል፣ የክፍለ ከተማው ገቢ የሚያድግበትን ሁኔ በማፈላለግ በሕግ መሠረት ተግባራዊ ያደርጋል፣

64. Boundaries of Sub-Cities

The boundaries of Sub-Cities shall stand as specifically determined by the Boundaries Map of Addis Ababa City.

65. Accountability of Sub-Cities Administration

A Sub-City Administration shall be accountable to the residents of the Sub-City and to the City Government.

CHAPTER TWO

Powers and Functions, and Accountability of Sub-Cities and Power Organs

66. Powers and Functions of a Sub-City Executives and Municipal Services Organs

Each Sub-City in line with powers and functions of the appropriate line City Center Bureau or other executive organs shall have the following powers and functions to be executed by executive organs organized or to be organized in the respective fields of activities in accordance with Article 61 of this Proclamation:

1. prepare the overall plans, work programs and projects and ensure, follow up and supervise the implementation thereof;
2. ensure the implementation of policies, laws and standards and the decisions of superior City organs of power as well as the maintenance of security in the Sub-City;
3. allocate the budget set aside to it and disburse and follow up whether the execution thereof is as per the Public Finance Law; collect the appropriate taxes and duties under law; collect municipal service charges as per the directives to be issued; explore the possibilities of raising the revenue of the Sub-City and implement it according to law;

፹፫

- ፬ የክፍለ ከተማው አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላትን ሥራቸውን ይመራል፤ ያስተባብራል የአገልግሎት አሰጣጥ የሚሻሻልበትን ሁኔ ያመቻቻል፤
- ፭ የክፍለ ከተማውን የመንግስት ሠራተኞች በሲቪል ስርቪስ ሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤
- ፮ በክፍለ ከተማው ውስጥ የሕዝብን ተሳትፎ ለማሳደግ ንዲረዳ የብዙሃን ማህበራትን ብቃት ለማሳደግ የሙያና የአቅም ግንባ ድጋፍ ንዲያገኘ - ያደርጋል፤
- ፯ አነስተኛ ነጋዴዎችን፣ የዕደ ጥበብ ባለሙያዎችን ና የመሳሰሉትን በማህበር ንዲደራጃ ድጋፍ ይሰጣል፤ አሰራራቸውንም ይቆጣጠራል፤
- ፰ የቴክኒክና የሙያ ሥልጠና ትምህርት ቤቶችን ፣ የግል ትምህርት ቤቶችን በተመለከተ የቁጥጥር ሥራ ያከናውናል፤
- ፱ በክፍለ ከተማው የመንግስትን ፖሊሲና ሕጎች ንዲሁም የአስተዳደሩ የሥራ ንቅስቃሴ ንዲ ወቁ ያደርጋል፤
- ፲ ሪካዊ ቅርሶችን ያስጠብቃል፤ ባህል፣ ኪነጥበብና ሥነጥበብ ንዲያድገና ንዲስፋፋ ያደርጋል
- ፲፩ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ያስተዳድራል፤ ልዩ ልዩ ስፖርቶች ንዲስፋፋ ያስተዋውቃል፤ ስፖር ዊ ውድድሮችን ያዘጋጃል፤ ወጣቶች ልዩ ልዩ የሙያ ስልጠና ንዲያገኙ ያደርጋል፤
- ፲፪ የበሽ መከላከልና ቁጥጥር ተግባራትን ያካሂዳል፤ በክፍለ ከተማው የሚገኙ የአስተዳደሩን ጤና ጣቢያዎችንና ክሊኒኮችን ያስተዳድራል፤ የግል ክሊኒኮችን ይቆጣጠራል፤
- ፲፫ ኤች.ኤይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከል የሚንቀሳቀሱ ተቋማትን ያስተባብራል፤ ድጋፍ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

- 4. direct and coordinate the operations of the Sub-City’s executive and municipal bodies and create conditions in which service delivery is to be improved;
- 5. administer the civil servants of the Sub-City in accordance with the Civil Service Law;
- 6. cause that the civil society organizations avail of professional and capacity -building assistance so as to boost their effectiveness and popular participation in the Sub-City;
- 7. provide assistance to micro and small scale traders, handicraft persons and the like to form associations and supervise, according to law, their operations;
- 8. administer technical and vocational schools as well as secondary schools; supervise private schools;
- 9. ensure policies, laws and the operations of the City Government are known within the Sub-City;
- 10. ensure the maintenance of historical relics as well as the growth and promotion of culture, art and fine arts;
- 11. administer sport centers, promote variety of sports and organize sport contests as well as ensure that the youth avail of variety of vocational training;
- 12. undertake activities to prevent and control diseases, administer health centers and clinics of the City Government and supervise, according to law, private clinics located in the Sub-City;
- 13. coordinate, assist and supervise institutions operating to prevent and control HIV/AIDS;

፹፬

፲፬ የመሠረተ ልማት አገልግሎቶች ለነዋሪው ንዲዳሪሱ ያደርጋል፤ ያስተዳድራል፤ ተገቢውን ጥበቃና ቁጥጥር ያደርጋል፤ የመንገድ ግንባና ጥገና ሥራዎች ንዲካሄዱ ያደርጋል፤ የትራፊክ ደህንነትን ያስጠብቃል፤

፲፭ ሕገወጥ ግንባ ዎችን ይከላከላል፤ ያስወግዳል፤ በከተማው ባለቤትነት ስር ያሉ ቤቶችን ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል።

- ፲፮ የይዞ አስተዳደርን በተመለከተ፡-
- ሀ) በከተማው መሪ ፕላንና በአካባቢ ልማት ፕላን ሕጎች መሠረት የቦ ይዞ ና/ ወይም የቤት ባለቤትነት ማስረጃ ካር ወይም ደብተር ንዲዘጋጅ ማድረግ፤ በቋሚ ንብረት መዝገብ በመመዝገብ ለባለይዞ ው ወይም ለቤት ባለንብረቱ ይሰጣል፤ ከሕግ ውጪ የተሰጠ የቦ ይዞ ወይም የቤት ባለቤትነት ማስረጃ ያግዳል፤ ንደአስፈላጊነቱ በሕግ መሠረት ይሰርዛል፤
 - ለ) የቦ ይዞ ወይም የቤት ባለቤትነት ስም ዝውውር በህግ መሠረት ንዲፈፀም ያደርጋል፤
 - ሐ) የቦታ ይዞታ ወይም የቤት ባለቤትነት መያዣ ዋስትና፤ እንዲሁም የፍርድ ቤት ዕግድ ትዕዛዝ መመዝገብና ዋስትናው ወይም የዕግድ ትዕዛዙ ሳይነሳ ወይም ጊዜው ሳያበቃ የስም ዝውውር እንዳይፈጸም ያደርጋል፤
 - መ) በባንክ በዋስትና የተያዘ ይዞ ን ወይም የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሚመለከት በባንክ በመያዣ ስለተያዘ ንብረት በወጣው አዋጅ ቁጥር ፺፯/፲፱፻፺ ንደተሻሻለ/ መሠረት ራጅስትራር ሆኖ ይሰራል፤
 - ሠ) በባለይዞ ዎች መካከል የወሰን ክርክሮች ሲከሰቱ በፕላኑ መሠረት ውሳኔ በመስጠት ይፈጽማል፤
 - ረ) ዋጋ በማስከፈል ለጠያቂዎች የቦ ይዞ ና/ወይም የቤት ባለንብረትነትን በተመለከተ የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል፤

- 14. administer infrastructural facilities and ensure their availability and accessibility to the residents of the Sub-City, and ensure the availability of a proper maintenance and supervision thereof as well as ensure that road construction and maintenance works and traffic safety is in place;
- 15. prevent and do away with unauthorized constructions as well as administer and supervise houses under the ownership of the City Government;
- 16. with respect to management of land possession:
 - a) in accordance with the laws of the City's master plan and local development plan, cause the preparation of certificate of land possession and/or title deed or book for houses, register same on fixed property register and issue to the owner; suspend or revoke as necessary in accordance with the law certificate of land possession or title deed of house issued contrary to the law;
 - b) cause transfer of land possession or title deed of houses effected in accordance with the law;
 - c) register mortgage of land possession or ownership of houses as well as orders of court injunction and ensure that transfer of same is not executed before the mortgage or injunction order is set aside or the time has lapsed;
 - d) work as registrar in accordance with the Revised Proclamation No.97/1997 issued with respect to land possession or immovable property held as bank collateral;
 - e) render and execute decision in accordance with the plan where border dispute arises between possessors of land;
 - f) charge fees and provide information services with respect to land possession and/ or title deeds of houses when requested;

- በ) በቦ ይዞ ና/ወይም በቤት ባለቤትነት መረጃ ላይ የተደረጉ ለውጦች ሕጋዊ መሆናቸውንና በሕግ ሥልጣን በተሰጠው አካል ፀድቀው የተፈጸሙ መሆናቸውን በየወቅቱ ያረጋግጣል፤ ና
- ተ) የቦ ይዞ ና/ ወይም የቤት ባለቤትነት አስተዳደር ሥራዎች በአገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ መሠረት ንዲክናውኑ ያደርጋል፤ ለሚቀርቡ አቤቱ ዎች በቅሬ ማስተናገጃ መመሪያ መሠረት ምላሽ ይሰጣል፤
- ሰ) የቦ ይዞ ና/ወይም የቤት ባለቤትነት ማህደሮችን ማደራጀት፤ መጠበቅና ለከተማው ይዞ አስተዳደር ሽግግር ጊዜ አገልግሎት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ጠቅላይ መዝገብ ቤት የአዳዲስ ይዞ ማህደራት ሰነዶች ግልባጮችን ወዲያው ያስተላልፋል፤
- ሸ) የሕንፃ ግብርና የቦ ኪራይ ማስከፈያ ቅፅ በማዘጋጀት ለየወረዳው ያስተላልፋል፤
- ቀ) በካዳስተር መረጃ የተመዘገበ ቦ ና ቤት ይለካል፤ የአዲሱን ልኬት መረጃ ወደ ኮሚፒውተር ያስገባል፤ የቦ ቤዝ ማፕ ያደራጃል፤ ይመዘግባል፤

፲፮ በክፍለ ከተማው የሚገኙ ቦ ዎችን የሚያስተዳድር ሆኖ፤

ሀ. የመሬት ልማትን በተመለከተ፡-

- ፩) የከተማውን መሪ ፕላን መሠረት በማድረግ የአካባቢ ልማት ፕላን ያጠናል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤ የመሬት ልማት ሥራ ያከናውናል፤ ንደአስፈላጊነቱ የመሬት ልማት ሥራዎች ከሚያከናውኑ መንግሥ ዊ ወይም የግል ድርጅቶች ጋር የኮንትራት ሥራ ይዋዋላል፤ ሥራዎችን ተቆጣጥሮ ያስራል፤
- ፪) የአካባቢ ልማት ፕላኖችን ከተጨባጭ ሁኔ ጋር በማገናዘብ የክፍለ ከተማው መሬት የሚለማበትን ዝርዝር የአፈጻጸም ስትራቴጂ ይነድፋል፤

- g) organize and maintain files of land possession and/or titles of houses; transfer immediately copy of new files of land possession to the general archive of the City Title Administration Transitional period service Project Office;
- h) prepare and transfer to each Wereda building tax and land rent collection slips;
- i) measure and incode into computer the measurement of land and houses registered in cadastral database; organize and register land base map;
- j) ascertain the legality of modifications made to land possession and/or title deeds of houses and their implementation after approval by the authorized body;
- k) cause the activities of land possessions and/or title deeds of houses carried out in accordance with the manual of service delivery; respond to complaints in accordance with the directive issued for petition handling.

17. being the administrator of lands in the Sub-City, it shall:

a) with respect to land development:

1. study local development plan in accordance with the master plan of the City; implement same upon approval; undertake activities of land development; enter into contract with Governmental or private organizations engaged in land development as required, supervise the undertaking;
2. design detail implementation strategy on the land development of the Sub-City by relating the local land development plans with the objective reality;

፹፮

፫) ለከተማው አስተዳደር ለሚቀርቡ የቦ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የቦ ዝግጅት ሂደት መካከል የሚገባቸውን ባለይዞ ዎች በሊዝ ሕግ መሠረት ማስለቀቅና ንደየሥልጣኑ አግባብ በከተማው ማዕከል ወይም በክፍለ ከተማው በሚወሰነው መሠረት የተዘጋጀ ቦ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፲፮ (ሀ) መሠረት ለጠያቂው ይሰጣል፤

፬) የካሣ ክፍያ በተከፈለባቸውና በተለቀቁ ወይም በክፍት አካባቢዎች ላይ የቅየሳና የፕላን አፈፃፀም ሥራዎች በማከናወን ቦ ዎችን ለልማት ዝግጁ ማድረግ፤ ለሚዘጋጁ ቦ ዎች የመሠረተ ልማት ፍላጎት ማጥናትና ከሚመለከቱ ቸው አካላት ጋር በመቀናጀት የሚሟሉበትን ሁኔ ማመቻቸት፤ ንዲሁም የአፈጻጸም ሪፖርትና ለመሬት ዝግጅት የሚያስፈልገውን በጀትና ሪፖርት አዘጋጅቶ ያቀርባል፤

፭) መረጃ በመሰብሰብ በልማት ምክንያት ለሚነሱ ቤቶች የካሣ ክፍያ ሰነድ አዘጋጅቶ ያቀርባል፤ ሥልጣን ባለው አካል በሚወሰነው መሠረት ካሣ ክፍያ የተፈጸመባቸውን ንብረቶች ንዲነሱ ያደርጋል፤

፮) በምትክ ቦ ፣ በምትክ መኖሪያ ቤት ና/ ወይም በጥሬ ገንዘብ ለሚከፈል ካሣ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያጠናቅቅል፤ ተንትኖም ያቀርባል፤ ሲወሰንም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፯) በምትክ ቦ ለሚገባቸው ተነሿዎች ቦ ካለው ምትክ ቦ ማዘጋጀትና የይዞ ማስረጃ/ ካር በማዘጋጀት ማስረከብ፤ ና

፰) ምትክ የመኖሪያ ቤት ለሚገባቸው ተነሿዎች ቤት ካለው ቤት ማዘጋጀትና ማስረከብ፤ ከሌለው ለቤቶች አስተዳደር ማስተላለፍ፡፡

ለ. የሊዝ አፈጻጸምን በተመለከተ፡-

፩) በከተማው ካቢኔ በሚወሰነው መሠረት ለማናቸውም ግንባ የሚውል ቦ በሊዝ ሕግ መሠረት በጨረ ይሸጣል፤ የሊዝ ውል ይዋዋላል፤ ቦ ያስረክባል፤ ፕላኑን ማፅደቅ ረቂቁን የከተማው ካቢኔ በክፍለ ከተማው አስተዳደር በኩል ንዲፈጻም የወሰነውን ጉዳይ ይፈጽማል፤

3. to address requests of land submitted to the City Government, undertake process of land designation, evacuate in accordance with the lease law those need to be evacuated, and as appropriate to its power or in accordance with the decision of the Center or the Sub-City, give the designated land to those who requested in accordance with sub-article 16(a) of this Article;

4. undertake survey and plan implementation activities of lands compensated and evacuated or open areas and avail same for development; study and facilitate, in collaboration with the concerned bodies, the fulfillment of infrastructure facilities for the designated land; prepare and submit implementation report and budget and report required for land preparation .

5. collect data on, prepare and submit compensation payment document on the houses to be removed for the purpose of development; cause the removal of properties for which compensation is paid in accordance with the decision of the appropriate authority;

6. collect, compile, analyze and submit data required for compensation payment to be made by replacement of land, residential house and/ or cash; implement same when decided;

7. prepare land, if available, and title deed certificate and hand over same to those evacuated and entitled for land replacement; and

8. prepare and hand over replacement residential houses, if available, to those evacuated and entitled for such replacement; transfer to the housing development and administration if not available.

b) with respect to lease implementation, it shall:

1) in accordance with the decision of the City Cabinet, sale on auction, enter into lease agreement and handover land to be used for any construction as per the lease law; approve the plan, implement the decision passed by the City Cabinet to be executed via the Sub-City Administration;

- ፪) በተፈረመው የሊዝ ውልና በተፈቀደው የግንባ ፕላን መሠረት ግንባ መከናወኑን ያረጋግጣል፤ በሕግና በውሉ በተወሰነው ጊዜና ሁኔ ግንባ ካልተጀመረ ወይም ካልተጠናቀቀ በሊዝ ሕግ መሠረት ተገቢውን ዕርምጃ ይወስዳል፤
- ፫) በተፈረመው የሊዝ ውል መሠረት ክፍያ በአግባቡ መፈጸሙን ያረጋግጣል፤
- ፬) በሊዝ ለልማት የሚመደቡ ቦ ዎችን በተመለከተ የአፈፃፀም ሪፖርት ያቀርባል፡፡
- ፭) በክፍለ ከተማው የሚገኙ ወረዳዎችን በበላይነት ይመራል ያስተባብራል፤ በአቅም ግንባ ም ይደግፋል፡፡

፳፯ የክፍለ ከተማ የሥልጣን አካላት

፩ ያንዳንዱ ክፍለ ከተማ የሚከተሉት የሥልጣን አካላት ይኖሩ ል፤

- ሀ. የክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚና ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤
- ለ. የክፍለ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ፡፡

፪ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፩ ሥር የተዘረዘሩት አካላት ሥልጣንና ተግባር በከተማው አስተዳደር ቻርተር አንቀጽ ፴፬ - ፴፮ ንደተመለከተው ይሆናል፡፡

ምዕራፍ ሦስት

ስለክፍለ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ስለ ሌሎች አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት

፳፰ የክፍለ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ አባላት

- ፩ የሚከተሉት የክፍለ ከተማ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ይሆናሉ፤
 - ሀ) የክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚና ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤
 - ለ) በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፳፱/፩/ መሠረት የሚደራጁት ጽ/ቤቶችን የሚመሩ ላፊዎች፤ ና

- 2) ensure the undertaking of construction in accordance with lease agreement signed and permitted construction plan; take appropriate measure in accordance with the lease law, if construction is not commenced or completed within time and conditions specified in the law and the contract;
- 3) ensure that payment is effected properly as per the lease agreement signed;
- 4) submit performance report to the City Government with respect to land allocated for development through lease.
- 5) direct and coordinate the Weredas in the Sub-City and lend capacity-building assistance to them.

67. Sub-City Organs of Power

- 1. Each Sub-City shall have the following organs of power:
 - a) a Sub-City Chief Executive and Deputy Chief Executive;
 - b) a Sub-City Standing Committee
- 2. The powers and functions of the organs set out under sub-article(1) of this Article shall be those set forth by the provisions of Article 34-36 of Charter of the City Government.

Chapter Three

Sub-City Standing Committee, Other Executives and Municipal Service Organs

68. Members of a Sub-City Standing Committee

- 1. The members of a Sub-City Standing Committee shall be the following:
 - a) the Chief Executive and Deputy Chief Executive of a Sub-City;
 - b) the Heads in charge of directing Offices organized in accordance with Sub-Article(1) of Article 69 of this Proclamation; and

ሐ) ዋና ሥራ አስፈጻሚው በአባልነት ንዲሳተፋ የሚመርጣቸው የክፍለ ከተማው ሌሎች ላፊዎች።

፪ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ለ/ ሥር የተጠቀሰው የአስፈጻሚ አካል ላፊ በቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ሊገኝ በማይችልበት ጊዜ በግልጽ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ሀላፊ በተተኪ አባልነት በቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ይሳተፋል።

፳፱. የክፍለ ከተማ አስፈጻሚ አካላት

፩ በ ያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7(3) የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ ለዋና ሥራ አስፈጻሚው ተጠሪ የሆኑና የክፍለ ከተማው ቋሚ ኮሚቴ አባላት የሚሆኑ ጽህፈት ቤቶች ባልተማከለ መርሕ መዋቅራዊ የሥራ ክፍፍል በሚወሰነው መሠረት የቢሮዎች ተዋረዳዊ አደረጃጀት አካል ሆነው ይደራጃሉ፤

፪ በማንኛውም ክፍለ ከተማ በዚህ አዋጅ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ለማዋል ንዲቻል ንደ አስፈላጊነቱ በከተማው ካቢኔ በሚፀድቅ መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት የቢሮዎችንና የሌሎች አስፈጻሚ አካላት ተዋረዳዊ ላፊነት የሚኖራቸው አግባብነት ያላቸው አደረጃጀቶች ይኖሩ ል።

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ መሠረት የሚደራጅ ያንዳንዱ ጽ/ቤት በአጠቃላይ ለክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ተጠሪ ይሆናል። የ ቅድና በጀት ዝግጅት፣ የ ቅድ አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ፣ የሰራተኞች የውስጥ ዝውውርና የደረጃ ድገትን ጨምሮ ሌሎች ሙያዊና ቴክኒካዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ በስራው መስክ ለሚመለከተው ቢሮ ተጠሪ መሆኑ ንደተጠበቀ ሆኖ የከተማው ማ ከል ተከትሎ በስሩ የሚደራጁትን ሌሎች ጽ/ቤቶች፣ መምሪያዎች ወይም የስራ ክፍሎች በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤

c) other Heads of a Sub-City that are selected by the Chief Executive to participate as member thereof.

2. The official with a distinct proxy may participate in the meeting of the Standing Committee as substitute member where the Head of an executive body mentioned under Sub-Article(1) (b) of this Article fails to attend the meeting of the Standing Committee.

69. Executive Bodies of a Sub-City

1. Without prejudice to the provisions set forth in Sub-article(3) of Article7 of this Proclamation, offices which are accountable to the Chief Executive and which are members of the Sub-City Standing Committee are to established in each Sub-City as structural orgns of Bureux in accordance with the principle of decentralization:

2. Any Sub-City shall, with a view to executing its powers and fucntions set forth by this Proclamation, in addition to what is stated in Sub-Article (1) of this Article shall have organizational structure with structural responsibility of Bureaus and other executive organs as may be necessary in accordance with organizational structure the City Cabinet approves;

a. Each office organized in accordance with Sub-Article (1) of this Article shall generally be accountable to the Sub-City Chief Executive. Without prejudice to its accountability to the appropriate Bureau in its field of activity on matters of professional and technical affairs including plan and budget preparation, monitoring and evaluation of plan execution, internal transfer and promotion of employees, it shall direct and coordinate other offices, departments or work units organized under it following the structure at the Center;

ለ) ያንዳንዱ ጽህፈት ቤት፣ ወይም በክፍለ ከተማው ደረጃ የሚቋቋም የአስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አካል ላል፣ የሥራ ክፍሎችና ሠራተኞች ይኖሩ ል።

ሐ) የክፍለ ከተማ ጽሕፈት ቤቶች ከሚያስተባብሯቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር ንደ ሕግ አገልግሎት ያሉ ድጋፍ ሰጭ አገልግሎቶችን በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ዝርዝሩ የከተማው ካቢኔ በሚያጸድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት በከንቲባው በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል።

መ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አስከ (፪) ና በህግ በሌላ ሁኔ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የክፍለከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚዎችና ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ንዲሁም የጽህፈት ቤትና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ላሌዎች የስራ ሁኔ በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፸. የክፍለ ከተማ ሥራ አስኪያጅ

ያንዳንዱ የክፍለ ከተማ ሥራ አስኪያጅ፡-

፩ ከከተማው ሥራ አስኪያጅ ጋር በመመካከር የክፍለ ከተማውን ሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት ያደራጃል፣ በበላይነት ያስተዳድራል፣

፪ የክፍለ ከተማውን የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ቅድና በጀት ከከተማው ሥራ አስኪያጅ ጋር በመመካከር በማዘጋጀት ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፣ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱንም አዘጋጅቶ ለከተማው ሥራ አስኪያጅና ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያቀርባል።

፸፩ የክፍለ ከተማ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት

፩ በ ያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በካቢኔ በሚወሰነው መሠረት የማዘጋጃ ቤ ዊ አገልግሎት አካላት አደረጃጀት ይኖራል።

- b. Each office or each executive or municipal body established at a Sub-City shall have a Head, work units and employees;
- c. Sub-City executive offices may make use of support department services like legal service, together with executive bodies which they coordinate. The details thereof shall be set out by directives the Mayor issues as per the organizational structure approved by the City Cabinet;
- d. Without prejudice to the provisions set forth in Sub-Articles (1) to (2) of this Article and other laws, the working conditions of a Sub-City Chief Executives, Deputy Chief Executives as well as Heads of offices and municipal service organs shall be determined by the Regulations the City Cabinet issues.

70. Sub-City Manager

Each Sub-City Manager shall:

- 1. organize and direct office of the Sub-City manager, in consultation with the City Manager;
- 2. prepare, in consultation with the City Manager, the municipal services organs plan and budget and submit it same to the City Manager and the Sub-City Chief Executive; ensure the implementation thereof upon approval; prepare and submit performance report to the City manager and Sub-city Chief Executive.

71. Sub-City Municipality Service Organs

- 1. In each sub-City there shall be organization of municipality service organs as shall be determined by the Cabinet;

፪ ያንዳንዱ አካል በተዋረድ ከከተማው በሥራው ተመሳሳይ ከሆነው ማዘጋጃ ቤ ዊ አገልግሎት አካል ጋር ተግባሩን ይፈጽማል።

ክፍል አምስት
የወረዳዎች መቋቋም አደረጃጀት
ምዕራፍ አንድ
መቋቋም ንዲሁም ሥልጣንና ተግባር

፸፪. ስለወረዳዎች አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት መቋቋም

፩ የከተማው አስተዳደር የክፍለ ከተማ አካል የሆኑ ወረዳዎች ይኖሩ ል። ዝርዝራቸውም ከዚህ አዋጅ ጋር ተሻሽሎ በተያያዘው አባሪ የተመለከተው ይሆናል። በአባሪው የተመለከቱት ወረዳዎች መለያ ስም ንደአስፈላጊነቱ ሊሻሻል ይችላል።

፪ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /፩/ የተደነገገው ቢኖርም የወረዳ አስተዳደሮች ቁጥር ንደ አስፈላጊነቱ ሊቀንስ ወይም ሊጨምር ይችላል።

፫ የወረዳዎች አስተዳደር አካላለል በከተማው የአካላለል ካር ላይ ተለይቶ በተገለጸው መሠረት ይሆናል።

፸፫. የወረዳ ተጠሪነት

ያንዳንዱ ወረዳ ተጠሪነቱ ለወረዳው ነዋሪና ወረዳው ለሚገኝበት ክፍለ ከተማ ይሆናል።

፸፬. የወረዳ ሥልጣንና ተግባር

ያንዳንዱ ወረዳ ከክፍለከተማው አግባብ ያለው ጽፈት ቤት ወይም ሌላ አስፈጻሚ አካል ስልጣንና ተግባር አኳያ በተዋረድ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፸፱ በተመለከተው መሠረት በተደራጁትና በሚደራጁት አስፈጻሚ አካላት የስራ መስክ ተከፋፍሎ በስራ መስኩ በተደራጀው አስፈጻሚ አካል የሚከናወኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤

2. Each body shall perform its activities in coordination with the corresponding body at City level.

Part Five
Establishment and Organization of Weredas
Chapter One

Re-establishment Powers and Functions

72. Establishment of Wereda Executive and Municipal Service Organs

1. The City Government shall have Weredas that are organ of a Sub-City; the details shall be those revised and set out by the Annex to this Proclamation; names the Weredas stated in the Annex may be revised as may be necessary;

2. Without prejudice to the provisions of Sub-Article(1) of this Article, the number of Wereda Administrations may decrease or increase when necessary;

3. The delimitation of Wereda Administration shall stand as specifically determined by the Boundaries Map of the City Government.

73. Accountability of Weredas

Each Wereda shall be accountable to the residents of the Wereda and to the respective Sub-City.

74. Powers and Functions of Wereda

Each Wereda, in structural hierarchy with the powers and functions of the appropriate organs of a Sub-City office or other executive organ organized or to be organized as stated in Article79 of this Proclamation, shall have the following powers and functions to be executed by the executive organs organized in respective field of activity:

፩ ወረዳ የልማትና የነዋሪው ቀጥተኛ ተሳትፎ ማዕከል በመሆንና በወረዳ ደረጃ ሊሰጡ ለሚችሉ አገልግሎቶች ጣቢያ ሆኖ የወረዳው ነዋሪዎችን፣ መንግስት ዊና መንግስት ዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለልማት ያነሳሳል፤

፪ የአካባቢው የልማት ሥራዎች የከተማውን ፕላን፣ የግንባራ ስነ-ምግባርና ደረጃዎችን ጠብቀው መሠራታቸውን ንዲሁም ሕገ ወጥ ግንባራን ይቆጣጠራል፤

፫ በወረዳው ደንብ አስከፊዎችን ያሰማራል፤ የሚያከናውኑትን ሥራ ይቆጣጠራል፤ በወረዳው ክልል ውስጥ ሕገወጥ ድርጊቶች ንዲያካሄዱ ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤ የወረዳ የፀጥ ሥራዎች ይከተላል በከተማው አስተዳደር ካቢኔ በሚወጣ ደንብ መሠረት የወረዳው ነዋሪ በኮሚኒቲ ፖሊሲንም ንዲሳተፍ ያደርጋል፡፡

፬ የወረዳው ነዋሪ ሕብረተሰብ የአካባቢውን ጽዳት ንዲጠብቅና አካባቢውን ንዲያስውብ ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤

፭ የወረዳውን ነዋሪዎች ተሳትፎ ለማጎልበት ንዲረዳ የተለያዩ ብዙሃን ማህበራትና ማህበራዊ ተቋማት ንዲደራጁ ድጋፍ ይሰጣል፤ ያስተባብራል፤

፮ በአነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ሥራዎችና በደጥበብ ሥራ ላይ የተሰማሩ የሕብረተሰቡ ክፍሎችን በማህበር ንዲደራጁ ያበረራል፤ ተገቢውን ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤

፯ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ባህሎችን ለማስወገድ፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከል፣ የበሽ መከላከልና የመሠረተ ጤና ትምህርትንና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮችን በተመለከተ ለነዋሪው ሕብረተሰብ የትምህርትና ቅስቀሳ ተግባራት ንዲከናወኑ ያመቻቻል፤ ይከተላል፤ የጤና ጣቢያዎችን ያስተዳድራል፤

1. encourage Wereda residents, Governmental and Non-Governmental Organizations for development being a center for direct participation of Wereda residents in development and a focal point of services delivery for those that can be delivered at Wereda tire;
2. supervise that local development activities are in accordance with the City plan, building laws and standards; control unauthorized constructions;
3. put in place code enforcement personnels and supervise their activities; follow up and suprwise to avert the performance of illegal acts within the Wereda; follow up security activities of the Wereda; in accordance with the regulations of the City Cabinet, cause residents of the Wereda participate in local policy;
4. coordinate and supervise that the residents of the Wereda keep the sanitary and beauty of the environment;
5. coordinate and support the establishment of various civic associations and social institutions in order to assist the enhancement of the Wereda’s residents participation;
6. encourage the organization of parts of the community that are engaged in small and micro trade activities and handicraft-ship to form associations, facilitate to avail the appropriate support to same;
7. facilitate and follow up the provision of educational and awareness raising activities to avert and control harmful traditional practices and customs, HIV/AIDS, concerning prevention of diseases and basic health care educations and other related issues to the resident community; administer health centers;

- ፳ በወረዳው ውስጥ የሚገኙ አፀደ ሕፃናትን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችንና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ይከተላል፤ ይቆጣጠራል፤ መሠረተ- ትምህርት ንዲስፋፋ ያደርጋል፤
- ፴ የወረዳውን በጀትና ዕቅድ በማዘጋጀት ለክፍለ ከተማው አስተዳደር ያቀርባል፤ የደረጃ «ሐ» ግብር ከፋዮችን ግብር ይወስናል፤ ይሰበስባል፤ በሚወጣ መመሪያ መሠረት የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ክፍያዎች ይሰበስባል፤
- ፴፫ በወረዳው ክልል ስለሚገኙ ክፍት ቦታዎችና የመሬት ይዞ ሁኔታ የተሟላ መረጃ ይይዛል፤ በከተማው አስተዳደር ባለቤትነት ሥር ያሉ ቤቶች በቤቶች ኤጀንሲ በሚቀርበው ሰነድ መሠረት ያስተዳድራል፤
- ፴፭ ፓርኮችንና መዝናኛ ሥፍራችን ይጠብቃል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፴፮ የወረዳውን የተደራጀ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃ ይይዛል፤ ለሚመለከተው አካል ሲጠየቅ ያቀርባል፡፡

ምዕራፍ ሁለት

የወረዳ አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አካላት

ሥልጣንና ተግባር

- ፸፭. የወረዳ አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት የወል ሥልጣንና ተግባራት ያንዳንዱ ወረዳ ዋና ሥራ አስፈጻሚና ቋሚ ኮሚቴ ይኖሩ ል፡-
- ፸፮. የወረዳ ዋና ሥራ አስፈጻሚ
- ፩ ተጠሪነቱ ለወረዳው ምክር ቤት ና ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ወረዳውን ይመራል፤
- ፪ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ አጠቃላይ አነጋገር ንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ሥራ አስፈጻሚው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፤
 - ሀ. የቋሚ ኮሚቴ አባላትን ከምክር ቤት አባላት ወይም የምክር ቤት አባላት ካልሆኑት መካከል መርጦ ለወረዳው ምክር ቤት በማቅረብ ሹመ ችውን ያፀድቃል፤

- 8. follow up and supervise kindergartens, primary and secondary schools that are functioning in the Wereda; promote basic education;
- 9. prepare and submit the budget and plan of the Wereda to the Sub-City administration; assess and collect tax of Schedule ‘C’ tax payers; collect municipal service fees in accordance with the directives to be issued;
- 10. keep full information about vacant lands and possession of lands available within the boundaries of the Wereda; administer houses that are owned by the City Government situated within the Wereda based on the document submitted to it by the Housing Agency;
- 11. protect and supervise parks and recreational areas;
- 12. custody organized socio-economic information about the residents of the Wereda; transfer same to the appropriate organ upon request.

Chapter Two

Power and Functions of Wereda Executive and Municipal Organs

75. Common Powers and Functions of Wereda Executive and Municipal Service Organs

Each Wereda shall have Chief Executive, and Standing Committee.

76. Chief Executive of Wereda

- 1. being accountable to the Wereda Council and Chief Executive of the Sub-City, the Chief Executive shall direct the Wereda;
- 2. without prejudice to the general provision set forth under Sub-Article (1) of this Article, the Chief Executive shall have the following powers and functions:
 - a. present nominees to the Wereda Council for the approval of their appointment to be member of Standing Committee out of members or non-members of the Council;

- ለ. የወረዳው ዓመ ዊ ዕቅድና የበጀት ድልድል ሀሳብ በወረዳው ቋሚ ኮሚቴ ከተመከረበት በኋላ ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤ የወረዳውን የገቢ ማሰባሰብ በበላይነት ይመራል።
- ሐ) የወረዳውን ቋሚ ኮሚቴ ይሰበስባል፤
- መ) በወረዳው ሕግና ሥርዓትን ያስከብራል፤ የወረዳውን የፀጥ ስራዎችን በበላይነት ይመራል፤ ከወረዳው አቅም በላይ የሆነ የፀጥ ችግር ሲያጋጥም ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያሳውቃል፤
- ረ) የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት በወረዳው ቋሚ ኮሚቴ ንዲገመገም ያደርጋል፤ ውጤቱን ለወረዳው ምክር ቤት ና ለክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሪፖርት ያደርጋል፤
- ሰ) በብሔራዊና በሕዝብ በዓላት ሥነ ሥርዓቶች ላይ ንደአስፈላጊነቱ ወረዳውን ይወክላል፤
- ሸ) ዓመ ዊና ወቅ ዊ ሪፖርት ለክፍለ ከተማው ሥራ አስፈጻሚና ለወረዳው ምክር ቤት ያቀርባል፤
- ቀ) በወረዳው ምክር ቤትና በክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

፸፯. የወረዳ ቋሚ ኮሚቴ አባላት

ተጠሪነቱ ለወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ና በጋራ ለሚወስነው ውሳኔ ለወረዳው ምክር ቤት ሆኖ የወረዳ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት አባላት ይኖሩ ል፤

- ፩ የወረዳ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ... ሰብሳቢ
- ፪ የወረዳ ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ ... ምክትል ሰብሳቢ
- ፫ በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፸፱ መሠረት የሚደራጁት የወረዳው ጽህፈት ቤት ላራዎች፤ ና
- ፬ በወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሚሰየሙ ሌሎች የወረዳው ላራዎች።

- b. present annual plan and budget allocation proposal of the Wereda to the Wereda Council after it is deliberated by the Standing Committee of the Wereda; direct revenue collection activity of the Wereda;
- c. preside over the meeting of the Standing Committee of the Wereda;
- d. enforce law and order in the Wereda; direct the security activities of the Wereda; report to the Sub-City Chief Executive whenever disorder of peace occurs beyond the control of the Wereda;
- e. ensure the evaluation of municipal services by the Standing Committee of the Wereda as well as report the result to the Wereda Council and the Chief Executive of the Sub-City;
- f. represent the Wereda at national and public holidays ceremony as may be necessary;
- g. submit annual and periodic reports to the Chief Executive of the Sub-City and the Wereda Council;
- h. execute functions entrusted to him by Wereda Council and the Chief Executive of the Sub-City.

77. Members of Wereda Standing Committee

Being accountable to the Chief Executive of the Wereda and to the Wereda Council for matters it decides collectively, the Standing Committee of the Wereda shall have the following members:

1. Chief Executive of the WeredaChairperson;
2. Deputy Chief Executive of the WeredaDeputy Chairperson;
3. Heads of Wereda offices organized in accordance with Article 79 of this Proclamation; and
4. other officials of the Wereda elected by the Chief Executive of the Wereda to be a member.

፸፮. የወረዳ ቋሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

፩. የወረዳ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል፡-

- ሀ) በወረዳው ዕቅድና የበጀት ድልድል ሀሳብ ላይ ይመክራል፤
- ለ) ወረዳው ውስጥ ፖሊሲዎች፣ አዋጆች፣ ደንቦችና የከተማው የበላይ አካላት ውሳኔዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- ሐ) በወረዳው ምክር ቤትና በዋና ሥራ አስፈጻሚው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

፪. የወረዳ የቋሚ ኮሚቴ የሥራ ዘመን የወረዳው ምክር ቤት የሥራ ዘመን ይሆናል፡፡

፸፱. የወረዳ አስፈጻሚ አካላት

፩ ያንዳንዱ ወረዳ በከተማው ካቢኔ በሚፀድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት ሥልጣንና ተግባራቸው የሚወሰንላቸው አስፈጻሚ አካላት ይኖሩታል፤

፪ ወረዳዎች በዚህ አዋጅ የተሰጣቸውን ስልጣንና ተግባር ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስችላቸውን ሌሎች የሥራ ክፍሎችና ንደአስፈላጊነቱም ነዋሪውን የሚያሳትፉ የበጎ ፈቃደኞች ኮሚቴዎች፣ ና የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጡባቸውን ማዕከላት በከተማው ካቢኔ በሚጸድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀትና የሥራ ድርሻ ዝርዝር መሠረት ለማደራጀት ይችላሉ፡፡

፫ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የሚደራጅ ያንዳንዱ ጽህፈት ቤት በአጠቃላይ ለወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ ተጠሪ ይሆናል፡፡ የ ቅድና በጀት ዝግጅት፣ የ ቅድ አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ፣ የሰራተኞች የውስጥ ዝውውርና የደረጃ ድገትን ጨምሮ ሌሎች ሙያዊና ቴክኒካዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ በስራው መስክ ለሚመለከተው የክፍለ ከተማ ጽህፈት ቤት ተጠሪነቱ ንደተጠበቀ ሆኖ የከተማው ማ ክል ቢሮዎችና የሚያስተባብሯቸው ሌሎች አስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ተከትሎ በስሩ የሚደራጁትን ሌሎች ጽህፈት ቤቶች፣ መምሪያዎች ወይም ሌሎች የስራ ክፍሎች በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፡፡

78. Power and Functions of Wereda Standing Committee

1. Wereda Standing Committee shall have the following power and functions to:

- a. deliberate upon the plan and budget allocation of the Wereda;
- b. ensure the implementation of policies, laws, regulations and decisions of superior organs of the City;
- c. execute functions entrusted to it by the Wereda Council and Chief Executive of the Wereda.

2. The tenure of the Standing Committee of the Wereda shall be the tenure of the Wereda Council.

79. Wereda Executive Organs

1. Each Wereda shall have executive organs the functions and powers of which shall be determined in accordance with the organizational structure approved by the City Cabinet :

2. Weredas, in accordance with organizational structure and function description the City Cabinet approves, may organize as necessary other work units, committees of volunteers that participate the residents, and centers that provide different services that may enable to execute the powers and functions entrusted to them by this Proclamation

3. each office organized in accordance with Sub-Article(1) of this Article shall generally be accountable to the Chief Executive of the Wereda. Without prejudice to the accountability of each office to the appropriate Sub-City office in its field of activity on technical and professional matters including plan and budget preparation, monitoring and evaluation of plan execution, internal transfer and promotion of employees, it shall direct and supervise other offices, departments or work units organized following the structure of the City's Center Bureaus and that of other executive organs coordinated by the bureaus;

፬ የወረዳ ጽሕፈት ቤቶች ከሚያስተባብሯቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር ና ጽህፈት ቤቶቹ በአንድ ላይ ደጋፊ የሥራ ሂደቶችን በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ዝርዝሩ የከተማው ካቢኔ በሚያጸድቀው መዋቅራዊ አደረጃጀት መሠረት በከንቲባው በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል።

፭ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አስከ (፬) ና በህግ በሌላ ሁኔታ የተደነገገው ንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳ ዋና ሥራ አስፈጻሚዎችና ምክትል ዋና ሰራ አስፈጻሚዎች ዲሁም የጽህፈት ቤትና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ላፊዎች የሰራ ሁኔታ በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ ይወሰናል።

፹. የወረዳ ሥራ አስኪያጅ

፩. የወረዳ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለክፍለ ከተማው ሥራ አስኪያጅ ና ለወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የወረዳው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶች አስፈጻሚ በመሆን ይሰራል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር ንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳው ሥራ አስኪያጅ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩ ል።

- ሀ) በወረዳው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አሰጣጥ ስለጥ ውጤ ማና ፍትሐዊ ንዲሆን ሐሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል።
- ለ) የወረዳው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሠራተኞችን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ያስተዳድራል።
- ሐ) ከወረዳው የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሰጪ አካላት ኃላፊዎች የተወጣጣና በከተማው ሥራ አስኪያጅ በሚወሰነው መሠረት የሚሠራ የሥራ አመራር ኮሚቴ ያቋቁማል፤ ይመራል።
- መ) በወረዳ የሚገኘውን የጽዳት ሥራ፣ የመሠረተ ልማት ጉዳዮችን ይከታተላል፤ ያስፈጽማል፤ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎትን የሚመለከቱ ፖሊሲዎች፣ ህጎችና ወሳኔዎችን ተግባራዊ ያደርጋል።

- 4. Wereda executive offices may make use of services of support processes together with the executive organs they coordinate and offices. The details thereof shall be set out by directive the Mayor issues as per the organizational structure approved by the City Cabinet;
- 5. Without prejudice to the provisions set forth in Sub-Articles (1-4) of this Article and other laws, the working conditions for Chief Executive and Deputy Chief Executive of a Wereda as well as Heads of the offices and the municipal service organs shall be determined by the Regulations the City Cabinet issues;

80. Manager of Wereda

- 1. The Wereda Manager shall be accountable to the Sub-City Manager and the Chief Executive of the Wereda and he is the executive of municipal services of the Wereda;
- 2. Without prejudice to the general provision of the Sub-Article(1) of this Article, Manager of the Wereda shall have the following powers and functions:
 - a) propose the provision of efficient, effective and just municipal services by the Wereda and implement same upon approval;
 - b) administer employees of the municipal services of the Wereda in accordance with the appropriate law;
 - c) establish and direct the management committee which is composed of Heads of the Wereda municipal services and organs that function in accordance with the decision of the City Manager;
 - d) follow up and cause implementations activities of residents service, cleaning works, infrastructure affairs; implement policies, laws and decisions concerning the municipal services of the Wereda;

- ሠ) ስለሥራው አፈፃፀም ለክፍለ ከተማው ሥራ አስኪያጅና ለወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወቅ ዊና ዓመ ዊ ሪፖርት ያቀርባል፤
- ረ) ከክፍለ ከተማው ሥራ አስኪያጅና ከወረዳው ዋና ሥራ አስፈጻሚ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤
- ፫. የወረዳው ሥራ አስኪያጅ በወረዳ ቋሚ ኮሚቴ ስብሰባዎች ያለ ድምፅ መሳተፍ ይችላል።

፳፩ የወረዳ ማዘጋጃ ቤ ዊ አገልግሎት አካላት

በወረዳ ደረጃ አደረጃጀትና ተግባራቸው በከተማው ካቢኔ በሚወሰነው መሠረት ማዘጋጃ ቤ ዊ አገልግሎት አካላት ንደገና ተቋቁመው በተዋረድ በሥራ ከሚገናኙት የክፍለ ከተማ አካል ጋር ተግባራቸውን ይፈጽማሉ።

ክፍል ስድስት
ስለ ቦርዶች

፳፪. ስለ ቦርዶች

የከተማው አስተዳደር የሚከተሉት ቦርዶች ይኖሩታል፡-

- ፩ የከተማው ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ስራ አመራር ቦርድ፤
- ፪ በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፭ የተጠቀሱት ኮሌጆች የስራ አመራር ቦርዶች፤
- ፫ ማዘጋጃ ቤ ዊ ያልሆኑ ወይም የሆኑ አስፈጻሚ አካላትን ንዲመሩ በከተማው ካቢኔ በሚወጣ ደንብ የሚቋቋሙ ሌሎች ቦርዶች ይኖሩ ል።

፳፫. የቦርዶች ስልጣንና ተግባር

በዚህ አዋጅና በሌሎች ህጎች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የቦርዶች ሥልጣንና ተግባር በካቢኔ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

- e. submit periodical and annual performance report to the City Manager and Chief Executive of the Wereda;
 - f. execute other functions entrusted to him/her by the Sub-City Manager and Chief Executive of the Wereda;
3. The Manager may participate in the meetings of the Wereda standing committee without vote.

81. Wereda Municipality Service organs

The municipality services organs shall be re-established, based on what is determined by the City Cabinet, at Wereda level and perform their responsibilities along with the corresponding body at Sub-City level.

Part six
Boards

82. Boards:-

The City Government shall have the following Boards :

- 1 Urban Housing Development Management Board;
- 2 Management Boards of Colleges stated in Article 5 of this Proclamation;
- 3 Other boards established by regulations the City Cabinet issues to direct municipal or non-municipal executive organs.

83. Power and Function of Boards

Notwithstanding the provieions of this proclamation and other laws, the power and function of boards shall be determined by regulation issued by the Cabinet.

ክፍል ሰባት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፹፬. ደንብ ስለማውጣት

ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስችሉ ደንቦች በከተማው ካቢኔ ሊወጡ ይችላሉ።

፹፮. የተሻሩ ሕጎች

፩. የሚከተሉት ህጎች ተሸረዉ በዚህ አዋጅ ተተክተዋል፡-

ሀ/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፭/፪ሺ፩፣

ለ/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፭/፪ሺ፩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ፳፩/፪ሺ፪፣

ሐ/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፭/፪ሺ፩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ፳፭/፪ሺ፫፣

መ/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፭/፪ሺ፩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ፳፯/፪ሺ፫፣

ሠ/ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፭/፪ሺ፩ ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር ፳፰/፪ሺ፬።

፪. ይህን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሌላ አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተደነገጉትን ጉዳዮች በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም።

Part Seven

Miscellaneous Provisions

84. Issuance of Regulations

For the purpose of executing this Proclamation, the City Cabinet may issue Regulations.

85. Repealed Laws

1. The following laws shall be repealed and substituted by this proclamation:

a. the Addis Ababa City Government Executive and Municipal Services Organs Re-Establishment Proclamation No. 15 of 2009;

b. proclamation No. 21 of 2010 that amended Addis Ababa City Government Executive and Municipal Services Organs Establishment Proclamation No. 15 of 2009;

c. proclamation No. 25 of 2010 that amended Addis Ababa City Government Executive and Municipal Services Organs Establishment Proclamation No. 15 of 2009;

d. proclamation No. 27 of 2011 that amended Addis Ababa City Government Executive and Municipal Services Organs Establishment Proclamation No. 15 of 2009;

e. proclamation No. 28 of 2012 that amended Addis Ababa City Government Executive and Municipal Services Organs Establishment Proclamation No. 15 of 2009.

2. Any proclamation, regulations, directives or practices which are inconsistent with this Proclamation shall not apply with respect to matters provided for in this Proclamation.

፱፮ የመብትና ግዴ መተላለፍ

፩ ቀድሞ የነበረና በዚህ አዋጅ ስሙ ሳይለወጥ ንደገና የተቋቋመ ማንኛውም ቢሮ ሌላ አስፈጻሚ አካል፣ ክፍተኛ የትምህርትና ስልጠና ተቋም፣ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካል፣ ክፍለ ከተማ፣ ወረዳ፣ የክፍለ ከተማ ወይም የወረዳ የስልጣን አካል ወይም ጽህፈት ቤት መብትና ግዴ በዚህ አዋጅ መሠረት በተመሳሳይ ስም ለተቋቋመው አካል ተላልፏል።

፪ የተቀሩትን አካላት በሚመለከት፣

ሀ/የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ እና የወጣቶች ዘርፍን የሚመለከቱ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ተላልፈዋል።

ለ/ ከወጣቶች ዘርፍ ውጪ የሆኑ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ መብቶችና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን ተላልፈዋል።

ሐ/ የግንባታ ቁጥጥርን በሚመለከት የግንባ ፊት-ላቶሪና አቅም ግንባ ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች ለግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን ተላልፈዋል።

መ/ የመሬት አስተዳደርን በሚመለከት የመሬት አስተዳደርና ግንባታ ፈቃድ ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች ለመሬት ልማት ባንክና ከተማ ማደስ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተላልፈዋል።

ሠ/ የግንባታ ፈቃድን በሚመለከት የመሬት አስተዳደርና ግንባታ ፈቃድ ባለሥልጣን መብትና ግዴታዎች ለግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለሥልጣን ተላልፈዋል።

86. Transfer of Rights and Obligations

1. The rights and duties of any Bureau, Other Executive Organ, Higher Education and Training Institution, Municipal Services Organ, Sub-City, Wereda, Sub-City or Wereda power organ or office already existing and re-established by this Proclamation without change of name are transferred to the organ established with similar name by this Proclamation;

2. With respect to the remaining organs:

a) The rights and obligations of the Women’s and Children Affairs Bureau and the Youth and Sport Bureau relating to youth affairs are hereby transferred to the Women, Children and Youth Affairs Bureau;

b) The rights and obligations of the Youth and sport Bureau other than those relating to the youth affairs are hereby transferred to the Addis Ababa Sport Commission;

c) The rights and obligations of Construction Regulatory and Capacity Building Authority regarding construction supervision shall be transferred to the Building Permit and Control Authority;

d) The rights and obligations of Land Administration and Construction License Authority regarding land administration shall be transferred to the Land Development Bank and Urban Renewal Project Office;

e) The rights and obligations of Land Administration and Construction License Authority regarding building permit shall be transferred to the Building Permit and Control Authority;

ረ/ የቤቶች ግንባታና ልማትን በሚመለከት የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት መብትና ግዴታዎች ለቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ተላልፏል፤

፳፯. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ሐምሌ ፫ ቀን ፪ሺ፬ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ
ሐምሌ ፪ ቀን ፪ሺ፬

ኩማ ደመቅሳ
የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ

f) The rights and obligations of Addis Ababa City Housing Development Project Office regarding housing construction and development shall be transferred to the Housing Construction Project Office;

87. Effective Date

This Proclamation shall come into force as of 10th of July 2012.

Done at Addis Ababa,
This 9th day of July, 2012

Kuma Demeksa
Mayor of Addis Ababa City

